





**ኢትዮ**  
መಥኬና ትምህር  
7<sup>ኛ</sup> ክፍል

ISBN 978-99944-2-180-0




**ኢትዮ**  
መಥኬና ትምህር  
7<sup>ኛ</sup> ክፍል



$$v : \Lambda = d : \sigma$$

$$\sigma = \pi \cdot r \times \theta \times d$$



የኢትዮ መಥኬና ትምህር 7<sup>ኛ</sup> ክፍል

MOE




ማንነቴር ትምህር  
ኤሌክትሮኒክስ የሚከተሉት ስርቃን አለበት



ማንነቴር ትምህር  
ኤሌክትሮኒክስ የሚከተሉት ስርቃን አለበት

ብር 47.00

## ነዚ. ማዕከፍ ገበኩ አቶኑ ከንሰንን እተካከለሁን ይገበሩ::



ነዚ. ማዕከፍ ገበኩን ሁኔታን በተ ችግሃዊት ነው  
ስልክና ከኝጋብዳሪ፣ ከኝጋጥቃደን ከኝጋጠቃለን  
ግበኩ እተካከለሁ ለማድረግ::

ተምህር ሲዚ. ማዕከፍ ሲዚ. ከስኩተከሆኑ ምስተምህርናይሁስ እንዲገለጹ አብዛኛዎን  
አይጋባን እንተደከነሰ እሳርከሆኑ ተኩተለዋ አመልካቸ ተምህር ስወን ከመሂፈልን  
ኤጥቀዱስናን ሲሰላግባኝ፣ እንዲሁ እተካከለሁ ማዕከፍ ድጋግጫ እኩሻተከሆኑ ከመሂፈል  
ስልክወያዣን እኩሻ አሰልሮ ቁስራታታት ከተሰተውልስናን ከተተግበሩን ደግባኝ::

- ✓ ከዚግኩ ፍጤ በተ ችግሃዊት ማዕከፍ ሲ.አከሆኑ የሚሆኑት::
- ✓ እኩ ሙራን ዓይነ እኩ ወቅሙ ሲዚ. ማዕከፍ አቶኑ የደንት ምስክት መፈ  
ልዕክ አይሆምባኝ አይሆምልክቡ::
- ✓ ከዚዚ. ማዕከፍ አቶኑ ገዢ አይሆምጥቃደ::
- ✓ እናተቻቻለከሆኑ እንተተሰርዱ ለዚህ ጥንቃቄ ምግባር::
- ✓ እኩ ማጠና ዓይነ እኩ ከፈከሆኑ እንተተሰዱ ከፈጥረዋለን ከፈሰዱን  
የሚጥቃቄ::



# ኢትዮ

## መಥኬር ተምህራዊ

## 7º ከፍለ

### በአዲስ:

የኢትዮጵያ ወ/ደንብ  
ክስ በደንብ  
አዲስ ወ/ገዢርጋስ ተ/ማርያም  
የደንብ መስፈርቶች ገ/ሻግነሳሁን

### እዲተዳደሪ :

ሰላምና ስልጣን  
ይህን ል/ቤት ማረጋገጥ



ማኑስቴር ተምህር ፈደራልዊ ዲሞክራሲያዊ  
Հፐብሊክ አቶምንግሥት



ለዚ ማዕከፍ ጉንደጀነት ማህበዕናን ዘርተ አፈሻዊ ትምህር (GEQIP) ተብሎ ማሆኑበባበ ፌንድ  
መንግስት መንግስት ማሆኑ፣ እዘጋጀነዋን ስነጋዢ ከምኩ’ውን ስም ምንክ የሰጠ ቅጽ (IDA Credit  
No) 4535 — ET በዘመኑ አተወቃድ ቅዝ ማሆኑበር ትምህር ይፈጸማዊ የሚከናወቃዊ ፌጥበሳ  
ስተምፊያ እና 2003 ዓ.ም ተቀታው::

© ማሆኑበር ትምህር ይፈጸማዊ የሚከናወቃዊ ፌጥበሳ ስተምፊያ እና 2003 ዓ.ም (2011 ዓ.ም.ኤ)  
ቁጥራዊ:: ማስል ለተመት ለስጻ አተወቃድ ስሸ:: አቅም ለሰጻ አተወቃድ ቅጽ ማሆኑበር ትምህር  
ስነተዘረጣል ጥሩ ይሆኑ ለመስራት ነገዴ የዚህ ይፈጸማዊ የሚከናወቃዊ ፌጥበሳ ስተምፊያ አዋጅ ቅጽ  
410/2004 ማስፈት አተወቃዱ ለጠቅላላ አቅም ለተመት ለማስፈት አዋጅ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ  
የግልጽ አዋጅ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ  
የግልጽ::

ማሆኑበር ትምህር ይፈጸማዊ የሚከናወቃዊ ፌጥበሳ ስተምፊያ እና ማሆኑውን ለተመትን ሲሆ ማዕከፍ  
ተሟላዊ ከምኩ’ውን እና ስሸ ተፈጻሚ ተቀታውን አሁን ማህበዕና ንግድ ተሞላ ቅጽ ማተወቃድ  
ማንኛው እስከዚ ነገሮች ተፈጻሚ ተቀታውን አሁን ማሆኑውን ትክክለኛ ማሆኑውን አዋጅ አስቀል  
የጥርጉ::

እኔም ማሆኑውን ማስፈት ቅጽ ለማስፈት አቅም ለማስፈት አቅም ለማስፈት ማስፈት አቅም ለማስፈት  
የግልጽ አዋጅ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ የሚከናወቃዊ  
(፩.፪.፩ 1367) አገል ከምኩ’ውን ቅጽ እና ማሆኑውን ማስፈት::

#### የግልጽ ማሆኑበር ለተመትን ሲሆ ማዕከፍ

STAR EDUCATIONAL BOOKS DISTRIBUTORS Pvt. Ltd.

24/4800, Bharat Ram Road, Daryaganj,

New Delhi – 110002, INDIA

ከምኩ’ውን

ASTER NEGA PUBLISHING ENTERPRISE

P.O. Box 21073

ADDIS ABABA, ETHIOPIA

የኢትዮጵያ ማህበዕናን ዘርተ አፈሻዊ ትምህር (GEQIP) አተክሰረ መሰረት ቅጽ

ET—MoE/GEQIP/IDA/ICB/G-07/09A

ISBN 978-99944-2-180-0

# ትክክል

## የመሬፍ

1

### ደትናዊ ቁዕሪያ..... 1

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1.1 አጭር ደትናዊ ቁዕሪያ.....        | 2  |
| 1.2 ምዕራፍ የሚፈጸም ደትናዊ ቁዕሪያ..... | 13 |
| 1.3 ስልካች እና ደትናዊ ቁዕሪያ.....    | 18 |
| → መጠታቸው መለማድ ምልክቶ .....       | 37 |

## የመሬፍ

2

### መስማቅ ምዕራቶችን አጭር ምዕራቶችን..... 39

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2.1 ምዕራቱ መስማቅ ምዕራቶች .....     | 40 |
| 2.2 ምዕራቱ መስማቅ አጭር ምዕራቶች ..... | 52 |
| → መጠታቸው መለማድ ምልክቶ .....       | 59 |

## የመሬፍ

3

### መጠን አጭርና የቅርቡ አጭርናን ማሻሻያ..... 61

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.1 መጠን አጭርናን የቅርቡ አጭርና ..... | 62 |
| 3.2 ማሻሻያ .....                | 69 |
| 3.3 ክግባር ማሻሻያ እና ምግባጥ .....   | 73 |
| → መጠታቸው መለማድ ምልክቶ .....       | 83 |

## የህጻዊ ፊርማ 4

|     |  |     |
|-----|--|-----|
|     | አተቃስና ማረዳዎች .....                        | 85  |
| 4.1 | ጥቅምት በሞጣቁም መረዳኝታ ማሻሻል.....               | 86  |
| 4.2 | ቀደሰን ማተናታን መሰመር ገራፍትን ከበት ገራፍትን .....    | 89  |
| 4.3 | ማኅኑሳይ፡ ዘመናሸ፡ ማኅኑል ከፈሰን ፍልዕምን መረዳኝታ ..... | 95  |
|     | → መጠቃለ መሰመድ ማስፈሩ .....                   | 103 |

## የህጻዊ ፊርማ 5

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
|     | ጀናሚትራዊ ማስታወሻ ዓይነቶች .....    | 105 |
| 5.1 | ጠው ክርኖቃት፡ ገንዘቦና ክብቃቶች ..... | 106 |
| 5.2 | ቴክኖሎጂ ስለስ ክርኖ .....         | 118 |
| 5.3 | መቀንታት .....                 | 126 |
|     | → መጠቃለ መሰመድ ማስፈሩ .....      | 153 |

# የኢትዮጵያ 1



## ይተካማ ቁልፍ

### ሰላም እና ምህራዊ

### ተምህር እና የመጀመሪያ የሚከተሉ ደንብ:

- ⦿  $\mathbb{C}$  ቁልጥ ቁልጥ አሸው ገዢ ቅዱታት ትወካለን ለወሰን ትንበስ::
- ⦿ አሁን  $W \cup Z$   $\subset Q$  አለው ሆኖም የሚደርግ ተረክሮ::
- ⦿  $\mathbb{C}$  ቁልጥ ቁልጥ ትሰር::
- ⦿  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$  ቁልጥ ትሰር::

### ቀንድ ተስተካክል

#### 1.1 ክሃብር ይተካማ ቁልፍ

#### 1.2 ማዣድድርን ማስፈልጊ ይተካማ ቁልፍ

#### 1.3 ስልክታት አሁን ይተካማ ቁልፍ

- ⦿ ቁልፍ ቅዱት
- ⦿ ማጠቃቻዎች ማስተካክል

## መኅተዋ

አብ አካላኑ ከፍልታት ማዕጣት እንተቋራትን ገዢታትን ተማሪርከጥም አጥጥሙ:: ይስተምበር እንተቋራት ከላ ለገዢ ከገልዥ እያስሳለን:: ታክብነት ወጪ አደጋ መዕዳዊ በር 3.25 እንተከይኑ፡ ቁመት አደጋ ስበ  $1\frac{1}{2}$  ማረጋገጫ እንተከይኑ በበለ አረጋት በኢትዮጵር እያግለዥን:: ስለዚህ ከምዕስና በአመሰሰለ ለገዢ ገዢግለፅ ገዢታት ማለት ውስጥ ተስፋል ከልተ እንተቋራት ከም  $\frac{v}{\lambda} : \Delta \neq 0$  በበለ የድልያና::

አብዚህ ምልሬና ከምር ሲትናዊ ቁዕሪታት:: ምዕራፍናን ምልሬናን ሲትናዊ ቁዕሪታትን አስፈላጊታት ሲትናዊ ቁዕሪታትን ከትመሄና አጥጥሙ::

### 1.1 ከምር ሲትናዊ ቁዕሪታት

#### ቁዕሪ ቁጥት

|          |            |              |
|----------|------------|--------------|
| ⇒ ከገዢቋራት | ⇒ ሂሳብ ቁዕሪ  | ⇒ ሲትናዊ ቁዕሪታት |
| ⇒ ቁጥር    | ⇒ ዓይነቶ ቁጥር |              |

#### 1.1.1 እንተቋራትን ሲትናዊ ቁዕሪታት

##### ሀ. ዝግመ አብ አካላኑ እንተቋራት

አካላኑ እንተቋራት ቁድሚ ምርካይና የመዘዝሪዎች በአካል አካላኑ መቅዴር ቁዕሪታት ዓይነ:: መቅዴር ቁዕሪታት ማለት አብ ላይታዊ መነበሪዎች ለገዢ ገዢቅና እንተቀመዶም ማለት ከም  $1:2:3:4\dots$  በአመሰሰለ ቁዕሪታት እያም:: አካላኑ መቅዴር ቁዕሪታት ነው በዘመና ምልሬት ይውከል:: ስለዚህ  $N = \{1 : 2 : 3 : 4 : \dots\}$ :: አካላኑ መልኩ ቁዕሪታት ዝግመ ወ በዘመና ምልሬት እንተውከል:: እኔ አካላኑ እውን  $W = \{0 : 1 : 2 : 3 : 4 \dots\}$  እያ::

#### ንጥረት 1.1

1. ነገሮ ገዢዎች በየሰራተኞች ባለዥዎቹ::
2. ነገሮ ገዢዎች ሲተቋራት መፈጸም::
3. ነገሮ ገዢዎች እንተቋራት እንተቋራት እንተቋራት እንተቋራት እንተቋራት::
4. ነገሮ ገዢዎች እንተቋራት እንተቋራት እንተቋራት እንተቋራት እንተቋራት::

4. ካብም ቅጽለም ዘላው አይደሳይ ቁልፍታት መልኩ ቁልፍ እንተሸር ወይ ክብ ክልተኑ ወግኑ እናበለከም ፍልጥም::

$$3 : \frac{1}{5} : -5 : 2.5 : \frac{2}{3} : -3.5 : \frac{-1}{5} : 100 : 0 : \frac{-18}{6}$$

5. በ መልኩ ቁልፍ እንተካይኑ አብዛኛው ገዢዎች አይደባለ አይደሳይ አቶታት ወጪ በ ነርዘኔ::

**ሀ.**  $0 < 1$

**ለ.**  $3 \leq 0 < 9$

**ሐ.**  $0 > 10$

**መ.**  $17 < 0 < 27$

6. በነበረ መቅረብ ቁልፍ አሉ ይ? እንተልየ መንገድ?

7. በነበረ መልኩ ቁልፍ አሉ ይ? እንተልየ መንገድ?

8. ክብ ከፈጥሮ መቅረብ ቁልፍታት እናበለ መቅረብ ቁልፍ አሉ ይ?

9. ክብ እኩብ መቅረብ ቁልፍታትን መልኩ ቁልፍታትን እንታይ ስብስ አሉ?

**ተርጉም 1.1:-** ለነበረ መስኩ ቁልፍታትን ተሳይሱ ለነበረ እንተሸር ያለሁ::

$$\text{ብ } \mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \} \text{ የሚ ያለበት::}$$

እኩብ ነጥሏት 1.1ን ተርጉም 1.1ን ለነገሩ መጠቃቻለን ቀናበት ማሣጤ ያከኩል?

1. ለነበረ መቅረብ ቁልፍታት ክብ ለነበረ መስኩ ቁልፍታት አጠቃላይ (ዘርከብ) እኩ ማሣጤ ያከኩል ይ?

2. ለነበረ መስኩ ቁልፍታት ክብ ለነበረ እንተሸርኝት የሆኑ ዘርከብ ማሣጤ ለነገሩ እኩብ ቁልፍታት ተከኩል?

እኩብ እንተሸርኝት ክብ እኩብ ቁልፍ በዚህ አይደባለ ወጪ ቅማጥ ይከኩል::



ስልክ 1.1

**እስተዋዕስ:-** እንተሸርኝት ክብ እኩብ ቁልፍ እንተሸጠው እኩ ተያያዙ ገዢ እኩብ ክብ::

እኩብ የሚሆን ዘርከብ እኩብ ቁልፍ::

## አ. እኩብ ሚተዳደሪያ ቁልፍ

አብ 6<sup>o</sup> ከፍል በተዋሂሃር ከፈጥሮ ሆኖ ገዢታት ጥምህትና ከአግዣዎች ወጪን ክብ አይደባለ ወጥፊት ስርአት::

## ንጥረት 1.2

1. ነውም በስዕስ በመልከት  $\frac{v}{n}$  ውክና::

ሀ. 3.25      ስ.  $1\frac{1}{2}$       ቀ. -1.6      መ. 4      ፌ.  $\frac{1}{2} + 0.6$

2. በሽነ አንተይር በመልከት  $\frac{v}{n}$  የሚከናወል ይከናል ይ?

3. ነውም በስዕስ ስለሆነ ከ-ርድኑት ማስታወሻ::



ሀ. እቶም በተቋማው ስለሆነ ከ-ርድኑት ከንደይ ከፋል በቋላለ እቶም ስለሆነ ከ-ርድኑት የሚሸጠው ወርሃ ገዢ ውክና::

ሻ. እቶም በይተቋማው ስለሆነ ከ-ርድኑት ከንደይ ከፋል በቋላለ በግዢ እቶም ስለሆነ ከ-ርድኑት ይመለሳል?

ሁሽነ ቁልጋ በመልከት ገዢ የሚከናወል ይ:: የአብነት::

$$-3 = \frac{-3}{1} : 3 \frac{1}{8} = \frac{25}{8} : -1.6 = \frac{-8}{5} : 2 = \frac{2}{1} \text{ ወዢ.}$$

ከምዕራታዊ ነበሮ ቁልጋዎች ቁልጋዎች ይበጣል:: ስለዚ ምክንያት ቁልጋ በመልከት ገዢ ወይ በመጠኑ አዋጅና ካልተ አንተይር ከፋል እንተና እንተለው ማስታወሻ ቁልጋ ተሰጥቶ::

**ተጠግኗል 1.2 :-** አንተ ቁልጋ ዘመኩዎች  $\frac{v}{n}$  ሲነትወቂዎች ስ ≠ 0 ሲነትወቂዎች ሰን ድሣ አንተ  
ስነትወቂዎች ሲነትወቂዎች ሲነትወቂዎች ሲነትወቂዎች ሲነትወቂዎች ሲነትወቂዎች ሲነትወቂዎች  
ቅልጋዎች ሲ ዓይነ አውቀዎች ከፈጥ በኩናዎች አስፈላጊ ድሣ ድግሰል::

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{v}{n} : n \neq 0 : v : n \in \mathbb{Z} \right\} ::$$

**አጠቃላይ 2:-** ስ. በስዕስ እብነታት ማስታወሻ ቁልጋዎች እያሱ::

$$\frac{2}{3} : \frac{-3}{4} : -5\frac{1}{4} : \frac{23}{10} : 6$$

ሀ. በሽነ አንተይር ህ ማስታወሻ ቁልጋዎች የሚከናወል::  $v = \frac{v}{1}$  ስለዚህ::


**እስተዋዕስ:-**  $\frac{a}{b}$  እና ከዚ ይሰራ ማቅረብ ቁልፍ አይደለምን ስ ≠ 0 እናን ቁልፍ ነው ማሆኑን ትርጉም ከሚዘረዘሩት ነሟላቸዋል::

### 1.1.2 ሪፖርት እና ስንሳት ቁልፍ የመጀመሪያ

አንተድራት እና ስንሳት ቁልፍ ከመሬ ከመሬ ከሚገኘበት ተማሪርክ-ጥ አ.ሽ.ጥ:: እባላለ ገዢ ሪፖርት እና ስንሳት ቁልፍ እና ስንሳት ቁልፍ ከሚገኘመሬ ከትመሬ አ.ሽ.ጥ::: ልለማ ግኝ ነዔ ተስፋት ስርአት::

#### ንጥረት 1.3

1. ወሰን ስንሳት መሠረት እኩ:



- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ሀ. ክልተ ማዳሪ ምት:   | ሐ. ለለለተ ማዳሪ ምት:  |
| ሐ. ፊመ-ሽተ ማዳሪ ምት: | መ. ታ-ሽጣት ማዳሪ ምት: |
2. ነውም ተስፋበት ሪፖርት እኩ ተተመክለ ወሰን ስንሳት አያያዝ::

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ሀ. $\frac{1}{2}$ | ሐ. $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$ |
|------------------|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| ሐ. $\frac{2}{5} : \frac{3}{5} : \frac{5}{5}$ | መ. $\frac{1}{9} : \frac{5}{9} : \frac{8}{9}$ |
|--|--|

3. እኩ ቁልፍ 13 ቁልፍ 23 በዘመኑ የሚከተሉ ነውም ተስፋበት ሪፖርት እኩ ስንሳት ቁልፍ አያያዝ::

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ሀ. $\frac{-1}{2}$ | ሐ. $\frac{-3}{7}$ | ሐ. $\frac{-7}{9}$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|


4.  $\frac{3}{7}$  እኩ ስንሳት ቁልፍ ከመሬ ከሚገኘመሬ ተመሮግጥ::

እኩ ስጥፈት 1.3 ግዢኩ ገዢ እኩ ስንሳት ቁልፍ ከመሬ ከሚገኘመሬ ሪፖርት አ.ሽ.ጥ:: ስለዚ ያለማ ግዢኩ በይግባኩ ገዢ እኩ ስንሳት ቁልፍ ከመሬ ከሚገኘመሬ ከሚገኘመሬ አ.ሽ.ጥ::

**እስከ 3:-**  $\frac{-3}{5}$  አብ ስት ቀናዬ ቁልጋ አዋጅም መ:::

**ፍታት:-** መውዳደሪት ነጥበታት እኔ ወሰን ስት ቀናዬ  $-1 > 0 > \frac{-3}{5} > 0 > -2$  ቀናዬ እኔ አመሮች ማልጋ ቁልጋ የማድረግ:: ይሳይኝ እብ 0 ደማርሱ የሚሆን ስለሆነ አዋጅ

$$\text{30.29} \quad \text{በግራይ} \quad -\frac{3}{5} \quad \text{አዋጅም መ::}$$




**እስከ 4:-**  $\frac{37}{11}$  አብ ስት ቀናዬ ቁልጋ አዋጅም መ:::

**ፍታት:-** መሸመርያ ማልጋ  $\frac{37}{11}$  እብ ስት ቀናዬ ቁልጋ የማድረግ:: ስለዚ  $\frac{37}{11} = 3 \frac{4}{11} = 3 + \frac{4}{11} ::$

$$3 \frac{4}{11} \quad \text{አብ ስት ቀናዬ ቁልጋ ገዢ ቅማጥ::} \quad \text{ከብ } 3 \text{ ከሰባ } 4 \text{ በለው ገዢ እኔ እኔ}$$


ወሰን ስት ቀናዬ እብ 11 ማልጋ ክፍለት የማድረግ:: ይሳይኝ እብ 3

$$\text{ዶማርሱ አርባዕት አዋጅ ገዢ የሚገኘ በግራይ} \quad \frac{37}{11} \quad \text{አዋጅም መ::}$$



ስልክ 1.6

አንቀጽ ቀናዬ ቁልጋ አንፃታዊ ቅናዬ መሰመር ካይኑ ነው:: አውንታዊ አለታዊ  
ቅልጋታት ተከሏል እኩ:: እብዚ ስት ቀናዬ “0” መብቃል ገዢ ነው:: እብዚ ስት ቀናዬ  
አንቀጽ ቀናዬ ቁልጋ እኩ እኩ የሚገኘ ቅናዬ አውንታዊ አንተሸራት እኩ  
እኩ ቀናዬ ቅናዬ ይሆናል:: ይሆናል ቁልጋታት እኩ እኩ አውንታዊ አንተሸራት እኩ  
አንቀጽ ቀናዬ ቁልጋ አንቀጽ ቀናዬ ቁልጋ እኩ እኩ አውንታዊ አንተሸራት እኩ::




ስልክ 1.7

**እሳት 5:-** ካወጣው በስልክ ማጠቃቄ ቁጥር እንደሚከተሉት አንቀጽ ቁጥር አቅምነት::

$$\frac{2}{3} : -3 \frac{1}{4} : -1.445 : \frac{37}{11} : -\frac{1}{4} : 4.6 ::$$

**ፍታት:-**



### 1.1.3 ሲሳት (ገምድና)

#### ንጥረት 1.4

1. ካወጣው በስልክ መሠረት ቁጥር በመሰከተ መጠኑ ገምድና ክልተ አንተይሸት ይከና::

- |      |       |       |
|------|-------|-------|
| ሀ. 0 | ለ. 2  | ሐ. 5  |
| መ. 8 | ፈ. 11 | ሐ. 15 |

2. ካወጣው በስልክ በመጠኑ ገምድና ክልተ አንተይሸት ይከና::


- |      |       |        |      |
|------|-------|--------|------|
| ሀ. 8 | ለ. -3 | ሐ. -13 | መ. 3 |
|------|-------|--------|------|

3. አንተይሸት በይዘዴ ፍለያ::

- |        |           |         |         |
|--------|-----------|---------|---------|
| ሀ. 3   | ለ. 1      | ሐ. -5   | መ. 0    |
| ፈ. 2.5 | ለ. -3 1/2 | ሐ. 33/7 | ሐ. 6.04 |

መቆይ ቁጥር እንደ መሠረት ቁጥር እንደ አንተይሸት:: መሠረት ቁጥር እንደ አንተይሸት:: አንተይሸት ይመ እንደ ማጠቃቄ ቁጥር እንደ አንተይሸት ከምባበት ስለሆነ ማስተካከለ:: እነዚህ ማለት  $N \subseteq W \subseteq Z \subseteq Q$  ከምኑውን  $N \subseteq Z \subseteq W \subseteq Q$ ::


ርሳት እኩለ መቆይ ቁጥር እኩለ መሠረት ቁጥር:: እኩለ አንተይሸትን እኩለ ማጠቃቄ ቁጥር እኩለን በስራ ደላግራም አንተይሸት ከምኑውን ቁጥር ይገኘ::



### መልመዲ 1.1

- 1.** ካወጣ በስልክ ስልክ የሆነ ስራ እና በተጨማሪ ስንጻ ቁልጊዢ አቅምነት::
- ሀ.**  $-2 \frac{1}{2}$ ;  $0 \frac{1}{2}$ ;  $6 \frac{1}{2}$ ;  $1.2$       **ሻ.**  $0.5 \frac{1}{2}$ ;  $1 \frac{1}{2}$ ;  $-2.5$
- ሐ.**  $\frac{-1}{3} \frac{2}{3} \frac{-7}{3} \frac{1}{1}$       **መ.**  $\frac{1}{2} \frac{-1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{2} -3 \frac{1}{2} \frac{1}{8}$
- 2.** በዚህ አንቀጽ ካወጣ በስልክ ስልክ የሆነ ስራ::
- ሀ.** **ርትአዊን አንቀጽን በዚህ ቁልጊዢ**  
**ሻ.** **ርትአዊ በዚህ አንቀጽ ግኝ በይዘን ቁልጊዢ**  
**ሐ.** **አንቀጽ በዚህ **ርትአዊ** ግኝ በይዘን ቁልጊዢ**  
**መ.** **ርትአዊ በዚህ መቆዥ ቁልጊዢ ግኝ በይዘን ቁልጊዢ**
- 3.** **ቁልጊዢ**  $-0.25 \frac{1}{2} \frac{1}{8} 0 \frac{-5}{3} \frac{-4}{3} -2 \frac{1}{8} 15$  መሰረት በጥጣዊ ካወጣ በስልክ ስልክ መለሰ::
- ሀ.** **መቆዥ ቁልጊዢ በዚህ አየነአም እያም?**  
**ሻ.** **አንቀጽ በዚህ ቁልጊዢ ይከና::**  
**ሐ.** **ርትአዊ ቁልጊዢ በዚህ የለም::**  
**መ.** **አንቀጽ በይዘን ቁልጊዢ የለም::**
- 4.** አፈላጊ አምንታ ደንብ የሆነ ቁልጊዢ አለታ በይዘን ደንብ የሆነ ቁልጊዢ እንደሆነ::
- 5.** **ዋጋ ቁ ደለም::**
- ሀ.**  $-\left(-\frac{4}{5}\right) = \Phi$       **ሻ.**  $-\Phi = 12.25$
- ሐ.**  $-\frac{2}{3} = -\Phi$       **መ.**  $1.5\Phi = -3.0$
- ሻ.**  $-3 < \Phi < 2 : \Phi \in \mathbb{Z}$       **ሐ.**  $-1 < \Phi < 0 : \Phi \in \mathbb{W}$
- 6.** እነዚህ ቁልጊዢ በጥጣዊ በኩል በጥጥል ካወጣ በስልክ ስልክ መለሰ::
- ሀ.** በጥጥል እነዚህ ውስጥ ስለሳይ ካልው ነቅምታት  
**ሻ.** በጥጥል እነዚህ ውስጥ ስለሳይ ካልው ነቅምታት


- አ.** በዘመኑ እብ ወሰን ክበ ሰለው ነቁጥታት.
- ወ.** በዘመኑ እብ ወሰን ስለሳ ከርፍድን ሲከተሉባን ሰለው ነቁጥታት.
- ጋ.** በዘመኑ እብ ወሰን ሲከተሉባን ክበን ሰለው ነቁጥታት.
- ዏ.** በዘመኑ እብ ወሰን ስለሳ ከርፍድ፣ ክበን ሲከተሉባን ሰለው ነቁጥታት.



ስል 1.9

#### 1.1.4 ፍዴማዊ ወር ማቅረብ ቁጥር

እብ ሲንቀዱ ቁልጊዢ ቁልጊዢ እብ መብቃል ሰለው ለአቅም ጽምፍላጥ እንደገልጻል እንዳሂ ምፍላጥ አገልግሎት አይነትን:: ምክንያቱ ለአቅም ከለ ጥሩ በአውንታ ሰላምግለዥ:: ንዑስ በሰዕበዎ እብ ሲደ መሰመር ወና መንገዶ ሰለው ስእልታት ተቀብዎ::




ስል 1.10

በመሰረት ሲል 1.10 እኔ በት መጽሐነት እብ  $-2$ ፣ እኔ ድንብን እብ መብቃል፣ እኔ መንበራ ሆኖ ድማ እብ  $+2$  እያሱ ሰለው:: ሰላም እኔ በት መጽሐነትን እኔ መንበራ ሆኖን ሲደመግም ካብ ድንብን በ2 እዋይ ለአቅም እብ መቅረብ ይርከቡ::

#### ንጥረት 1.5

1. ነዚ በሰዕበዎ ሲንቀዱ ቁልጊዢ ለአቅም::



ስል 1.11

አድራሻ ነጥበት ካብ መብቻል ወለም ሪሳያት ይለየ::

ሀ. ህ. ስ. ሲ. ስ. አ. ሙ. መ. ፌ. እ.

2. ሁ. ህ. ሁ አምንታ ሪሳያዊ ቁዕሮ እንተናይሩ ፍዴማዊ ወጪ ሁ ይለየ::

ስ. ህ አለታ ሪሳያዊ ቁዕሮ እንተናይሩ ፍዴማዊ ወጪ ሁ ይለየ::

ሁ. ህ = 0 እንተናይሩ ፍዴማዊ ወጪ ሁ ይለየ::

**እስተዋዕስ:-** ማስከት ፍዴማዊ ወጪ “| |” አይ::

**እስነት:-** ፍዴማዊ ወጪ -8 ነው በቀኔፏ | -8 | ነጥቀሣ::

**እስነት 6:-** ሁ. 3 ፍዴማዊ ወጪ 3 እየ::

ስ. 8 ፍዴማዊ ወጪ -8 እየ::

**አ.ቦ:-** ፍዴማዊ ወጪ ከልተ ተቀረርቱ ቁዕሮታት ማዕረት እየ::


ንኩብነት: -12, 12 ተቀረርቱ እየም:: ይከተሉ::

$$|-12| = 12 \text{ ከምኑ'ውን } |12| = 12::$$

**ተጨማሪ 1.3:-** ፍዴማዊ ወጪ አካን ይተካሟ ቁልፍ ሁ ማስተ እና ቁልፍ አካን ለንግድ ቁልፍ አካን ማስቀል አስተ ይዕዳ ማስተ አይ:: ሂ | ሂ| ፍዴማ ይገኘል::

$$\text{በቀኔፏ } |v| = \begin{cases} v & : v > 0 \text{ እንተናይሩ} \\ -v & : v < 0 \text{ እንተናይሩ} \\ 0 & : v = 0 \text{ እንተናይሩ} \end{cases}$$

ፍዴማዊ ወጪ ሁ እብ አንቀፅ ቁዕሮ ከምኑስዕስ ይችሞታ::




ስኩል 1.12

**እስነት 7:-** ፍዴማዊ ወጪ ንብረም ነስዕስ ይለየ::

ሀ. 6 ስ. -6

**ፍታት:-** ሁ.



ስኩል 1.13

እኔ ማለት  $|6| = 6$  እየ::



ስል. 1.14

እብዚ አንቀጽ ቁጥር  $-6$  ከዚ ሲሆን ጽዜም በዚ አካል ስርቃዊ ይርከብ::

እኔ ማለት ዘመን  $|-6| = 6$  ማለት እያሱ::

**አጠቃላይ 8:-** ፍዴማዊ ወር ዓይነቶች ቅዱለውም ዘለው ቁጥርታት ይለየ::

$$\text{ሀ. } \frac{-11}{23} \quad \text{ሐ. } -1.05 \quad \text{ዕ. } 0 \quad \text{ሙ. } -3\frac{1}{2}$$

**ፍታዬ:-** **ሀ.**  $\left| \frac{-11}{23} \right| = \frac{11}{23}$       **ሐ.**  $|-1.05| = 1.05$

**ዕ.**  $|0| = 0$       **ሙ.**  $\left| -3\frac{1}{2} \right| = 3\frac{1}{2}$

**አጠቃላይ 9:-** አጠቃላይ ተከተሉ አጥቃት ወር ቅዱለው::

$$\text{ሀ. } |\Phi| = 12 \quad \text{ሐ. } |\Phi| = -5 \quad \text{ዕ. } |3\Phi| = 15$$

$$\text{ሙ. } |\Phi| = 0 \quad \text{ፊ. } |\Phi| = \frac{2}{5} \quad \text{ሐ. } |\Phi| = 1.2$$

**ፍታዬ:-** **ሀ.**  $\Phi = 12$  ወይም  $\Phi = -12$ :: የምክንያቱ  $|12| = 12$ ::

$$\text{ከምክንያቱ } |-12| = 12::$$

**ሐ.**  $\forall v \in \mathbb{R}, |v| \geq 0$  እያሱ:: ሰላለሁ  $|\Phi| = -5$  አቅ በንበር ቁጥር ክንፈተባ እያደንገኝለሁ::

**ዕ.**  $\Delta \Phi$   $\Phi = 12$  ወይም  $\Phi = -12$  በስልክ  $3\Phi = 15$  ወይም  $3\Phi = -15$ ::

$$3\Phi = 15 \text{ ወይም } 3\Phi = -15$$

$$\Phi = 5 \text{ ወይም } \Phi = -5$$

**ሙ.**  $\Phi = 0$  የምክንያቱ  $|0| = 0$ ::

$$\text{ፊ. } \Phi = \frac{2}{5} \text{ ወይም } \Phi = -\frac{2}{5}::$$

$$\text{የምክንያቱ } \left| \frac{2}{5} \right| = \frac{2}{5} \text{ እና } \left| -\frac{2}{5} \right| = \frac{2}{5}::$$

**ሐ.**  $\Phi = -1.2$  ወይም  $\Phi = 1.2$ ::

**ሙሉሙዲ 1.2**

1. ካስዕስ ቁጥርታት ፍዴማዊ ወጪታት በኩነት ሲያተፈለጎ ስትጋዊ ቁጥርታት እያም:: ነውም ሲያተፈለጎ ቁጥርታት ይለየ::

ሀ. 8

ሳ. 3.5

ሐ.  $\frac{12}{17}$ መ.  $4\frac{2}{5}$ 

2. ነውም ካስዕስ አስፈላጊ::

ሀ.  $3\frac{1}{4}$ ሳ.  $\frac{-24}{53}$ 

ሐ. | 0 |

መ. | -26 |

ራ. |-201|

ሳ. |-12| - |13|

ሐ. |-33| - |15|

መ. |-4 - 6|

3. ካስዕስ ሲደቂቸ የሚልከ::

|          |    |      |                |    |      |      |               |                |
|----------|----|------|----------------|----|------|------|---------------|----------------|
| <b>Φ</b> | -3 | -1.5 | $4\frac{1}{3}$ | -1 | -4.5 | -0.8 | $\frac{3}{2}$ | $\frac{7}{12}$ |
| Φ        |    |      |                |    |      |      |               |                |

4.  $< \cdot >$  :: በምጥቃዋሚ ካስዕስ አውቆድና::

ሀ. | 12 | \_\_\_\_ 12

ሳ. | 3 | \_\_\_\_ | -4 |

ሐ. | 12 - 12 | \_\_\_\_ | 18 | - | 12 |

5. ነውም ካስዕስ ከበት በነሳስ ዓይነት ስርዓት::

$$-|-4 + 3| : |-7| : -|-7| : |4-3| : \left| \frac{-7}{3} \right|$$

6. ወጪ ቁጥር አስፈላጊ::

ሀ.  $4|\Phi| : \Phi = -5$ ሳ.  $32 - |\Phi| : \Phi = -9$ ሐ.  $15 + |2\Phi| : \Phi = 5$ መ.  $|3\Phi| + |\Phi| : \Phi = -4.5$ ራ.  $6|\Phi| - 3|\Phi| : \Phi = 0.5$ ሳ.  $12|\Phi| \times |\Phi| : \Phi = -2$ 

7. ዓይነት ይለየ::

ሀ.  $|\Phi| = 24$ ሳ.  $|\Phi| = 0.4$ ሐ.  $|\Phi| = \frac{1}{5}$ መ.  $|\Phi| = -12.05$ ራ.  $|\Phi| = -\left| \frac{-3}{4} \right|$ 

8. ሆኖ ሌን ስትጋዊ ቁጥርታት ከይኖሱ ሆኖ > |Δ| እንተነወጣ በዚህ ሆኖ እንታይ ተብሎ?

9. ከብ ክንዲ ቅን ከን ሆነኑ ከልተ ቁዕሪታት በምሳትኩ አሰራር አቀ ምንኛጥም እርከቦ::
- ሀ.  $|\Phi+h| \geq |\Phi| + |h|$       ስ.  $|\Phi - h| \geq |\Phi| - |h|$
10.  $\Phi = -3$  ከምኑውን  $h = 5$  እንተናይም ነውም አሰራር እስልፈር::
- ሀ.  $|\Phi + 2h|$       ስ.  $|3 - \Phi h|$
- ሐ.  $\frac{|\Phi|}{|h|}$       መ.  $|\Phi| \times |\Phi - h|$

## 1.2 ምዕራፍ ምስፈርት ማስረጃ ሪፖርት

### ቍል ቅዱት

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| → ደትናዊ ቁዕሪታት | → ቁዕሚ ስሳብ | → ይሞላማውን አምድና |
| → ምዕራፍ       | → ደንብ     | → ተቅርቡ ቁዕሪ    |

አብ ዲሉታዊ መነበሮ በአንተኽሬት በይግለዥ ዓዋናት የጋጥሙናየም:: ከም አብነት በገዢ ገንዘብ ቁመት ተግባር  $1\frac{1}{4}$  ሚ:  $1\frac{1}{2}$  ሚ ወይ  $\frac{16}{10}$  ሚ ወዘተ. ክንዳቃን ጉሽኬል:: አብዴ ቁመት ተግባር እንተነውያድር አባር: ማዳረ ቁመት:: ካዋቱ በዚሁ ቀለት (አራጋት) ጉጥቀም አና::  $>$   $<$   $=$  በግምጽ ተግባር ዓዋና ቁመት እናም ተግባር ክነውያድር ጉሽኬል አና::

### ንጥረት 1.6

1. ከብዴም አሰራር ማዳረ ሆነኑ ስትናዊ ቁዕሪታት ይለያ::

ሀ.  $\frac{4}{5}$       ስ.  $\frac{6}{10}$       ሻ.  $\frac{9}{10}$       መ.  $\frac{9}{15}$

2. ነውም አሰራር ከብ ገነዝሮ የብ አንቀጽ ስርዱ::  $0 : \frac{-1}{2} : \frac{1}{2} : 1 : \frac{3}{5} : \frac{2}{5} : \frac{-2}{5} : \frac{-3}{5}$

3. ነውም አሰራር ስትናዊ ቁዕሪታት ከክልተ ማዳረኗም ሆነኑ ጉዘታት ይለያ::

ሀ.  $\frac{1}{4}$       ስ.  $\frac{2}{3}$       ሻ.  $\frac{-4}{5}$       መ.  $-1.5$

4.  $<$   $=$   $>$   $=$  በግምጽ ተግባር እንታይ ከትገብር ከምኔን ተመያየጠ::

ሀ.  $\frac{3}{8} — \frac{5}{8}$       ስ.  $\frac{4}{5} — \frac{4}{6}$       ሻ.  $\frac{2}{3} — \frac{3}{4}$       መ.  $\frac{5}{7} — \frac{20}{28}$

**እስተዋዕስ:-** በይሸጭነት ማን እኩለ ደንብዎች ቁልፍታት ከሆናም  $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$  ቁጥር ስንተኞችን ሁሉ = ሻጭ  
ቁጥር ስም::

**እስከ 1:-**  $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$  ነውደድሩ::

**ፍታት:-**  $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$  መሳሪያ ለቁጥር እኩ በለምዶ::

ስለዚ.  $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$  ነውደድሩ የሚውልድኝ ቁልፍታው ጥሩት ምውልድኝ እኩል እኩ::  
 $3 < 5$  ሲለዚም  $\frac{3}{7} < \frac{5}{7}$ ::

**እስከ 2:-**  $\frac{2}{3} > \frac{4}{7}$  ነውደድሩ::

**ፍታት:-** እባ  $\frac{2}{3} > \frac{4}{7}$   $2 \times 7 > 4 \times 3$  ሲለዚም  $\frac{2}{3} > \frac{4}{7}$ ::

እዚ. አገባብ እዚ. ክልተ ሪፖርት ቁልፍታት የሚውልድኝ ከንተቀመሰ ዓይነት እኩ::  
እኩም በውደድሩ ሪፖርት ቁልፍታት ካብ ክልተ ገዢል. እንተሻሽሎም ግኝ እዚ. አገባብ  
እዚ. አዴራማ ከኩውን ይስኩል:: ሲለዚ. አዘጋጅ በስዕስ አገባብት ምጥቃዊ ይከኩል::

## ሀ. አንቀፅ ቁልር ምጥቃዊ

አንቀፅ ቁልር በምጥቃዊ ሪፖርት ቁልፍታት ምውልድን በቅርቡ ለተለይ ምስፈጸም  
ይከኩል::


**እስከ 3:-** አንቀፅ ቁልር በምጥቃዊ ነውም በስዕስ ሲሆን::

$$\frac{-3}{2} = \frac{-1}{2} + 0 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{-1}{4} + \frac{3}{2}$$

**ፍታት:-** መሆኑም ስራው ገዢ ስራ ቀይነት ለቁጥር ከሆነው በምግባር (ነፃ  
በነበረ ቁልር እንተይቀየርሱም መሳሪያ ከሆነ ገዢ በምድላይ) ይከኩል::

$$\frac{-3}{2} = \frac{-6}{4} = -\frac{1}{2} = -\frac{2}{4} + 0 = \frac{0}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{2}{4} + \frac{-1}{4} = \frac{-1}{4} + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$$

እዚ. እኩም ሪፖርት ቁልፍታት እብ አንቀፅ ቁልር እቅምጣው::



$\frac{-6}{4}$  ከብ  $\frac{-2}{4}$  ጽዴርግም ስለ ዘለው  $\frac{-6}{4} < \frac{-2}{4} ::$

$\frac{-2}{4}$  ከብ  $-\frac{1}{4}$  በእኔድ ብርግም አለመ:: ስለዚ  $\frac{-2}{4} < \frac{-1}{4} ::$


በተመሳሳይ  $-\frac{1}{4} < 0 :: 0 < \frac{1}{4} :: \frac{1}{4} < \frac{2}{4} :: \frac{2}{4} < \frac{6}{4}$  ይሸኑ:: ከአዋጅ አዘጋጅ

የዘረዝት ስራ ዓይነት ለቁጥር ዘላቂያ:: ጥሰ'ውን 4 እያ::

ከበዚ ተጠገኗኝ  $-6 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 6$  ፊቁ ስለዝርዝር

$\frac{-3}{2} < \frac{-1}{2} < -\frac{1}{4} < 0 < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{3}{2}$  የፈጸም::

**አስተያየት 4:-** ነዚ ስለዚ ስንጥቅ ቁልፍ ተቀብ::



ስልክ 1.16

ከበዚ ስንጥቅ ቁልፍ  $0 < 0.5 < 0.75 < 1 < \frac{6}{5} < \frac{8}{5} < 2 < \frac{7}{3} < \frac{8}{3} < 3$  የሙሉ የጥቅም ያ

ተገኘበብኩም? ስለዚ ቅድሞ አዎንታ ማቋሚ ቁልፍ ተቀብ:: ከዚ ስንጥቅ ቁልፍ እንደለምምጥ:: እኔ ተከተለ ከዚ ተከተለ ከዚ ተከተለ ከዚ ተከተለ::

በተመሳሳይ  $-3 < \frac{-5}{2} < -2 < \frac{-4}{3} < \frac{-3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 ::$

ሁኔታ ማቋሚ ቁልፍ እንደለምምጥ:: እኔ ተከተለ ከዚ ተከተለ ከዚ ተከተለ ከዚ ተከተለ::

$-3 < \frac{-5}{2} < -2 < \frac{-4}{3} < \frac{-3}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < 0.5 < 0.75 < 1 < \frac{6}{5} < \frac{8}{5} < 2 < \frac{7}{3} < \frac{8}{3} < 3 ::$

በአዲሽ ሁኔታ ከልተ ማቋሚ ቁልፍ እንደለምምጥ:: እኔ ከዚ ስንጥቅ ቁልፍ ተከተለ የሙሉ የጥቅም ያ

ቀድሞ እኔ የሙሉ የጥቅም ያ

## ስ. ለቁጥር መሰረት ከኩነት ማግባር

### ንጥረት 1.7

1. ማቋሚ ቁልፍ እንደለምምጥ:: ለቁጥር መሰረት ከኩነት ማግባር እኔ ተጨማሪ ተመይሮ::
2. ማቋሚ ቁልፍ ተከተለ ቅድሞ አዎንታ ከመይ ከትሰርዎ ተከተለ?

**እስተውዕስ:-**  $\frac{5}{6}$  እና  $\frac{3}{4}$  የጥንቃዊ ቁልጋጥት ስነተኞችም ገጽሁኑም ማሸረድ ከኋውን በግብግብር  $\frac{5}{6}$

የ  $\frac{3}{4}$  ማሸረድ ከኋው በግብግብር ምመራዳይ ያከኩል::

**አጠቃላይ 5:-** ነገሮ አስቀበ ልማት ቁልጋጥት ዓይነት ማስረጃዎች በኋና ተዘጋጀ በግብግብር (አያ  
ጋይነት ገጽሁኑ ከሆነውም በግብግብር) አዎዲደሩ::

$$\frac{5}{6} : \frac{3}{4}$$

**ፍታዬ:-** መሸመርታ አይሁዳል ልማት ቁልጋጥት ማስረጃ ገጽሁኑ ከሆነውም ባግባር  
የደለም:: በዚ, መሰረት

$$\frac{5}{6} = \frac{10}{12} : \frac{3}{4} = \frac{9}{12}$$

$$\text{አዎ, } \frac{9}{12} < \frac{10}{12} \text{ ለለዝኑን } \frac{5}{6} > \frac{3}{4} ::$$

**አጠቃላይ 6:-** ነገሮ አስቀበ ልማት ቁልጋጥት ከዚ በነሳስ ዓይነ አንቀጽ በቅድም ለዓለ  
አጠቃላይ::

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{6} : \frac{3}{14} : \frac{4}{7}$$

**ፍታዬ:-** መሸመርታ ገጽሁኑን ማስረጃ ከኋና በግብግብር

$$\frac{2}{3} = \frac{52}{84} : \frac{5}{6} = \frac{70}{84} : \frac{3}{14} = \frac{18}{84} : \frac{4}{7} = \frac{48}{84}$$

አይሁዳል ዓይነ ተመማሚ ጥሩ ይችሞ:: ለለዝኑን አይሁዳል ተመማሚ  
ጥሩ በግብግብር በቅድም ለዓለ የሚፈልጉ ይከኩል::

$$\frac{18}{84} < \frac{48}{84} < \frac{52}{84} < \frac{70}{84} \text{ አዎ እያ::}$$

$$\text{ለዚ, } \frac{3}{14} < \frac{4}{7} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6} ::$$

### መጠቃሚ 1.3

1.  $>$   $<$  መያዥ = ስምምነት አዎችና፻::

ሀ.  $-1.5 \square 0$

ለ.  $-20 \square -10$

ሐ.  $-10 \square \frac{-15}{2}$

መ.  $\frac{2}{3} \square \frac{3}{4}$

ደ.  $\frac{-1}{2} \square \frac{-1}{3}$

ለ.  $2.13 \square 2.1333$

ሻ.  $-0.5 \square \frac{-1}{2}$

ቀ.  $\frac{-3}{4} \square -2$

በ.  $-0.9 \square 0.89$

ተ.  $\left| \frac{-6}{5} \right| \square \frac{6}{5}$

2. አይነት ጥሩ ቁጥሮች እና በተጨማሪው አንቀጽ ቁጥርታት አዋጅም::

ሀ.  $-2 \vdash 0 \vdash 6$

ለ.  $0.5 \vdash 1.0 \vdash 2.5$

ሐ.  $\frac{-3}{3} \vdash \frac{2}{3} \vdash -0.025 \vdash \frac{-7}{3}$

መ.  $\frac{1}{4} \vdash 1\frac{1}{2} \vdash 3\frac{1}{4} \vdash \frac{7}{8}$

ደ.  $\frac{7}{8} \vdash -1\frac{5}{6} \vdash \frac{35}{14} \vdash -5.156$

ለ.  $\frac{3}{5} \vdash 1\frac{1}{8} \vdash \frac{-17}{8} \vdash 3.165$

ሻ.  $\frac{3}{4} \vdash -1\frac{1}{4} \vdash \frac{32}{13} \vdash -4.335$

ቀ.  $\frac{2}{3} \vdash -2\frac{1}{3} \vdash \frac{15}{7} \vdash 4.156$

3. ክብ አኞስ ፍሰት አቅቦች ስርዱ::

ሀ.  $-3.2 \vdash -9.0 \vdash -1 \vdash \frac{-1}{2} \vdash 0.75$

ለ.  $2.3 \vdash -1.9 \vdash -0.9 \vdash -1.8 \vdash 0 \vdash 0.5$

ሐ.  $\frac{-8}{5} \vdash \frac{3}{2} \vdash -1 \vdash 8 \vdash -2 \vdash 0$

መ.  $|-2| \vdash -1.3 \vdash 1.3 \vdash 3\frac{1}{2} \vdash 1\frac{1}{5} \vdash 0 \vdash -1$

4. አይ ዓይነት ለቁጥር ክህልዎች በምግባር አዎችና፻::

ሀ.  $\frac{5}{7} \vdash \frac{6}{8}$

ለ.  $\frac{-2}{5} \vdash \frac{-1}{5} \vdash \frac{2}{3} \vdash \frac{4}{5}$

ሐ.  $\frac{3}{5} \vdash \frac{4}{7} \vdash \frac{9}{10}$

መ.  $-1 \vdash -0.7 \vdash \frac{-3}{4}$


### 1.3 ስልகුታት እና ደተካዊ ቁርድታት

#### ቁጥሮች ቁጥር

|             |               |            |
|-------------|---------------|------------|
| → ፌዴራል የቅርቡ | → መጠን አምድና    | → ዘዴዎች አስቦ |
| → መግለጫ ቅርቡ  | → መግለጫ ማቀዱያ   | → ቅርቡ ቁልፍ  |
| → መግለጫ ማስረጃ | → መግለጫ ማሰርጃዎች |            |

እና የሚከፈል ሁኔታው በመሆኑ አንተዋዕት ከመደረግ ከምባገድመና ሂሳብ አንተዋዕ:: እስከ አንተዋዕ ነዔ አስዱበት መዘዋሪዎች አብነት የሆኑ::

**አስተዳደር 1:-** ዓምን መዋቅት አምባ አስዱ እና የሚከፈል ሁኔታው ከስተዋዕ የሚከፈል ሁኔታው በመሆኑ አንተዋዕ:: እና የሚከፈል ሁኔታው ከስተዋዕ የሚከፈል ሁኔታው አንተዋዕ::



#### ስልክ 1.17

እኔ አንቀፃዎች ቁልፍ  $3 + (-5) = -2$  የሆኑ:: እኔ መግለጫ ቅርቡ እኔ መዋቅት  $2^0$  ነው:: እኔ መግለጫ  $0$  ነው::

የምን መዋቅት ጥበዳ እና  $9^0$  በኋላ በ $9^0$  አንተነሳዎ ፍቃድ አንቀፃዎች (የፋይሙር) ቅርቡ እኔ መግለጫ  $(-9)$   $+ 9 = 0$  ይሸፍ::

#### ንጥረት 1.8

- አካላም ገጽ 12 ተለዋዕና ገጽ 8 እንተመለስ ክንፈጸም ይተርጓድ? እኔ በምድማር ግለዥ::
- የቅርቡ አይ መለክና ፍርምና: የቅርቡ ደማ ፍርም ከንታል ማኅ እንተሻማቷም በአሁን ክንፈጸም ከንታል ማኅ ሰማቷም? እኔ በምድማር መለክና አሳይ ግለዥ::
- ለካልም አስዱበት አንቀፃዎች ቁልፍ ተጠቃሚዎች ይሞሩ::

ሀ.  $-12 + 8$       በ.  $6 + (-7)$       ቲ.  $(-15) + (-3)$       መ.  $\frac{3}{2} + \frac{1}{2}$

## 4. አንድለ::

ሀ. 17 ከበ 29

ሳ. -15 ከበ -32

ቁ. 38 ከበ 23

ጠ. -23 ከበ 12

5. ወደ አዲ ከባቢ እብ አዋጅ ቅትሬ 112°4. ከይነ:: አዲ ስሜት ተኩስ በ19°4. እንተውረዳ ወደ እቲ ከባቢ ክንደረ ዘግሮ ፍራንኩያት ይከውን?

## እስከ 2:- አንቀፅ ቁልጻ ተመቻዣካውም ይሞሩ::

ሀ.  $3 + 5$       ሲ.  $-2 + (-7)$       ቁ.  $9 + (-5)$       በ.  $-8 + 5$

ፍታቱ:- ወ. እብ አንቀፅ ቁልጻ 3ን 5ን ጽምሮ የሚገኘው ከበ 0 ይሞሩ:: ጥናድር የማን 3 አካል ከዚ:: አሁን ወደ 3 እና የማን 5 አካል ከዚ:: እብ ቁልጻ 8 ዥና በቅርቡ ይሞሩ? ጥናየ እቲ ያማግኘ::

ስለዎ.  $3 + 5 = 8::$




ሐ. ከበ 0 ይሙሉ ከልተ አካል ያብ በቅርቡ ከዚ:: -7 ያብ -2 ጽምሮ የሚገኘው ከብቱ በቅርቡ ይሙሉ:: -2 ያብ እና በቅርቡ 7 አካል ከዚ:: እብ -9 ዥና በቅርቡ ይሞሩ? ሸለዎ.  $-2 + (-7) = -9::$



ቁ. ከበ 0 ይሙሉ ከልተ 9 አካል ያብ የማን ገዢ ከዚ:: -5 ያብ 9 ጽምሮ የሚገኘው ከብቱ በቅርቡ ይሙሉ:: 9 ያብ እና በቅርቡ 5 አካል ተመለሰ:: እብ ቁልጻ 4 ዥና በቅርቡ ይሞሩ? ሸለዎ.  $9 + (-5) = 4::$



ጠ. ከበ 0 ይሙሉ ከልተ 8 አካል ጽዜ በቅርቡ ከዚ:: ከብቱ 5 አካል ጽዜ የማን ተመለሰ:: -3 ዥና ለክብቶ ይሞሩ? እስለ ማለት  $-8 + 5 = -3$  ይከውን ማለት እያ::



### 1.3.1 ደምር ሌትዥዋ ቁዕሪታት

የጊዜት ክትደምና ቁድማት ምቻልማግርዕጥ አይ ዓይነት ሌዕላዊ ከምዘለዎች ምርመራዎች የደረሰ:: በአሁን ሌትዥዋ ቁዕሪታት ዝምድማግር ክልተ ፍዴማዊ ወጪ ነጥቀሙ ስሜታት አለው::

**አንድ 1:-** ካቶም ተፈጻሚ አይ ባለከት ምስከት (+ መሬ -) ከበለምህ ስነት::

- ◆ ደምር ክልተ አምንታ ስተባዊ ቁዕሪታት አምንታ ሲሆ::
- ◆ ደምር ክልተ አስተ ስተባዊ ቁዕሪታት አስተ ሲሆ::

**እስከት 3:-** ደምር::

$$\text{ሀ. } 12 + 7 \quad \text{ሐ. } \frac{-7}{4} + \left( -\frac{13}{8} \right)$$

**ፍታት:-** **ሀ.**  $12 + 7 = 19::$  ደምር ክልተ አምንታ ቁዕሪታት አምንታ እያሱ::

**ሐ.** መሸመርታ ደምር ፍዴማዊ ወጪ ነቶም ቁዕሪታት ደለየ::

$$\left| \frac{-7}{4} \right| + \left| \frac{-13}{8} \right| = \frac{7}{4} + \frac{13}{8} = \frac{27}{8}$$

$$\text{ስለዚ. } \frac{-7}{4} + \left( \frac{-13}{8} \right) = \frac{-27}{8} ::$$

**አንድ 2:-** ካቶም ተፈጻሚ አተፈሳሰበ ምስከት ስነት በፊልግዎች::

- ◆ ፍዴማዊ ወጪ ካቶም ተፈጻሚ ይስታ::
- ◆ እኔ አነሳ ፍዴማዊ ወጪ አስተ አንጻር ፍዴማዊ ወጪ አስተ እንደሆ::
- ◆ እኔ አፈሳሰበ ምስከት ፍዴማዊ ወጪ አንጻር ፍዴማዊ ወጪ አስተ ተፈጻሚ ይስታ እኩል::

**እስተውሰድ:** 1.  $\frac{v}{\lambda} + \frac{dh}{\lambda} = \frac{v + dh}{\lambda} :: \lambda \neq 0 ::$

2.  $\frac{v}{\lambda} + \frac{dh}{\sigma v} = \frac{v\sigma v + \lambda dh}{\lambda \sigma v} :: \lambda \neq 0 :: \sigma v \neq 0 ::$

**እስከት 4:-** ደምር::

$$\text{ሀ. } -13 + 8 \quad \text{ሐ. } -\frac{5}{6} + \frac{17}{3} \quad \text{ሐ. } 12 + (-17) \quad \text{መ. } \frac{13}{21} + \frac{-10}{7}$$

**ፍታት:-** **ሀ.**  $|-13| = 13 :: |8| = 8$

$13 - 8 = 5::$  አንጻር ፍዴማዊ ወጪ ዘዴው -13 ስለዝገኑን እኔ መፈለሳ -5 ይከውን::

**ስለዚ.**  $-13 + 8 = -5::$

ii.  $\left| \frac{-5}{6} \right| = \frac{5}{6} \text{ ; } \left| \frac{17}{3} \right| = \frac{17}{3}$

$$\frac{17}{3} - \frac{5}{6} = \frac{34}{6} - \frac{5}{6} = \frac{34-5}{6} = \frac{29}{6}$$

ለለዎ.  $\frac{-5}{6} + \frac{17}{3} = \frac{29}{6} ::$

iii.  $|12| = 12 \text{ ; } |-17| = 17$

$$17 - 12 = 5$$

ለለዎ.  $12 + (-17) = -5 ::$

iv.  $\left| \frac{13}{21} \right| = \frac{13}{21} \text{ ; } \left| \frac{-10}{7} \right| = \frac{10}{7}$

$$\frac{10}{7} - \frac{13}{21} = \frac{30-13}{21} = \frac{17}{21}$$

ለለዎ.  $\frac{13}{21} + \left( \frac{-10}{7} \right) = \frac{-17}{21} ::$

እስከ 5:- ያያዘ::

v.  $\frac{-5}{3} + \left( \frac{-7}{3} \right)$

vi.  $-0.5 + (-0.7)$

ፍታት:-

v.  $\frac{-5}{3} + \left( \frac{-7}{3} \right) = -\left( \left| \frac{-5}{3} \right| + \left| \frac{-7}{3} \right| \right)$   
 $= -\left( \frac{5}{3} + \frac{7}{3} \right)$   
 $= -\frac{12}{3}$   
 $= -4 ::$

vi.  $\frac{-7}{3} + \left( \frac{-5}{3} \right) = -\left( \left| \frac{-7}{3} \right| + \left| \frac{-5}{3} \right| \right)$   
 $= -\left( \frac{7}{3} + \frac{5}{3} \right)$   
 $= -\frac{12}{3}$   
 $= -4 ::$

vii.  $-0.5 + (-0.7) = -(|-0.5| + |-0.7|)$

$$= -(0.5 + 0.7)$$

$$= -1.2 ::$$

viii.  $-0.7 + (-0.5) = -(|-0.7| + |-0.5|)$

$$= -(0.7 + 0.5)$$

$$= -1.2 ::$$

እ.ብ: እብ አብነት 5 ከምግረአናየ፣ ምቁያያርር በታ ተደመርቲ እብ ድምር ሆወዕስ ለውጭ የለን፡ እዘዚ ጠባይ እዘዚ ድማ ጠባይ ምቁያያርር እብ ምድማር ይበላል፡፡

### ጠባይ ምቁያያርር እብ ምድማር፡

$$\text{ገዢዎት } \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

ከብ ካልተ ገለፏል, **Cትጥቅ ቁልጋጥት** ከንድምር እንት-ንደለ, ከመይ ከምግኬውን ነምርአይ ድማ እዘዚ በሰው እብነት ገርአ፡፡

### ቅቡት 6:- ድማ በሰው ድለዋ፡፡

$$8 + (-5) + (-7)$$

$$\begin{aligned} \text{ፍታዎት: } & 8 + (-5) + (-7) \\ & = (8 + (-5)) + (-7) \dots \dots \dots \text{ስተምሮ ካልተ ቁልጣት ቀልጣት ቀልጣት ይሠራ} \\ & = 3 + (-7) \dots \dots \dots \text{ስተምሮ ካልተ ቁልጣት ቀልጣት ቀልጣት ቀልጣት ይሠራ} \\ & = -4 \dots \end{aligned}$$

**አሁን ድማ እስከ ካልፎ መመግለጫ መንገዶች ገርአ፡፡**

$$\begin{aligned} & 8 + ((-5) + (-7)) \dots \dots \dots \text{አሁን ድማ እስከ ካልፎ መመግለጫ መንገዶች ይሠራ} \\ & = 8 + (-12) \dots \dots \dots \text{ስተምሮ ካልፎ መመግለጫ መንገዶች ይሠራ} \\ & = -4 \dots \end{aligned}$$

እቶም ቁልጣት ወይ እቶም የአሳይቷት ተደመርቲ መጀመርታ በጥንቃሽ ምድማር እብ ድምር ሆወዕስ ለውጭ የለን፡፡ እዘዚ ጠባይ እዘዚ ድማ ጠባይ ምድማር እና እብ ምድማር ይበላል፡፡

### ጠባይ ምስራ እብ ምድማር፡

$$\text{ገዢዎት } \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \left( \frac{1}{6} + \frac{2}{6} \right) + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \left( \frac{1}{6} + \frac{2}{6} \right)$$

**ድምር አይ Cትጥቅ ቁልጋጥን ሲሆን እንታይ ይኩውን?**

$$\frac{4}{9} + 0 = \frac{4}{9} \because 0 + \frac{4}{9} = \frac{4}{9} \dots$$

ከብዕለ አብነት ከምናንድኩ፣ ይምር አይ ስትናዊ ቁልፍን ማሸጋን ካላ. ጥሩ እኔ ቁልፍ  
በፊል ይሞላል:: በዕለ የመስኑያት ይመግ ተ የልዋ አልበ ተደማገ ይቦግል::

### የልዋ አልበ እኩ የመስኑያ:

$$\text{የዘመኑ ይተካሂ ቁልፍ } \frac{v}{\lambda} + \frac{v}{\lambda} + 0 = 0 + \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{\lambda} ::$$

እብ መእተዋ ከፍለ እኩ የመስኑያ ጥሃኑን አንተፏር ቁልፍ ተቀራራለ ብኩን  
አንተፏር ቁልፍ ከምዘላው ሆኖ እኩ የመስኑያ:: በተመሳሳይ ጥሃኑን ስትናዊ ቁልፍ  
 $\frac{v}{\lambda} ::$  ተቀራራለ ብኩን ስትናዊ ቁልፍ  $-\frac{v}{\lambda}$  እንተሁልው  $\frac{v}{\lambda} + \left(-\frac{v}{\lambda}\right) = 0$  እያ::  $-\frac{v}{\lambda}$   
ተቀራራለ ተደማገ  $\frac{v}{\lambda}$  ይቦግል::

### ሙሉሙሉ 1.4

#### 1. ስንቅዬ ቁልፍ ተመይምኩም ነውም በስልክ ይምኑ::

ሀ.  $-4 + (-7)$

ለ.  $-28 + 12$

ሐ.  $12 + (-9)$

መ.  $\frac{-3}{2} + \left(\frac{-3}{4}\right)$

ደ.  $11 + (-8)$

ነ.  $-14 + (-20)$

#### 2. ነውም በስልክ እስልሆነ::

ሀ.  $\frac{43}{8} + \left(\frac{-25}{8}\right)$

ለ.  $\frac{29}{8} + \left(\frac{-17}{8}\right)$

ሐ.  $\frac{-73}{16} + \frac{119}{16}$

መ.  $4 + (-7) + (-15)$

ደ.  $\frac{-41}{10} + \frac{(-58)}{10}$

ነ.  $0 + (-20)$

ሐ.  $7 + (-8) + (-9) + 10$

መ.  $-395 + 175$

ነ.  $215 + (-117)$

ተ.  $-13.2 + (-11.1) + 13.2$

ቍ.  $-3.7 + 5.8 + 0.7 + (-0.8)$

ነ.  $-3.9 + 0.8 + 0.1 + \left(\frac{-1}{2}\right)$

ቍ.  $57 + (-22) + (-18)$

ሐ.  $4\frac{1}{6} + \left(2\frac{1}{5}\right)$

ነ.  $3.74 + (-1.24)$


**3. እኔ በስዕባ ሰጋጥም ምልክ:::**

| $v$           | $\Delta$       | $dh$ | $v+\Delta$ | $\Delta+v$ | $(v+\Delta)+dh$ | $\Delta+dh$ | $v+(\Delta+dh)$ |
|---------------|----------------|------|------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3             | -4             | 8    |            |            |                 |             |                 |
| -1.5          | -2.7           | 3.2  |            |            |                 |             |                 |
| $\frac{3}{4}$ | $-\frac{5}{7}$ | -0.5 |            |            |                 |             |                 |
| -7            | 12             | (-8) |            |            |                 |             |                 |

- 4.** ከብ ዲለተ ስንጻት ሰዓት 10 ቀኑ 41°ና ነበረ ወቅ. ከብ ፍርማ ሌይት -11°ና እንተሻይና እኩ ወቅ በሸንጻው ወርሃ. ወይ ተከታታለሁ?

### 1.3.2 ምግባራ ሆኖች ቁልፍታት

አብ ምግባራን ምግባርን ሆኖች ቁልፍታት ይሰጣል. የሚከተሉ ምግባር እኔ በስዕባ ሰጋጥም ምልክ::



ስለዚ,  $3 - 5 = 3 + (-5)$  ማቋ እኩ::

ስለዚ, ምግባራ ሆኖች ቁልፍታት የብ ምግባር በሚችያር ምስራሳ ያከናል እኩ::  
የዚህ በስዕባ ሰጋጥም ምልክ::

**ምግባራ**

$$12 - 9 = 3$$

$$14 - (-10) = 24$$

$$-8 - (-15) = 7$$

**ምግባር**

$$12 + (-9) = 3$$

$$14 + (10) = 24$$

$$-8 + (15) = 7$$

**እስተዋዕስ:-** ምግባራ ሁኔታ ቁልፍ ማስተካከለ ተቀናድ ያልፎ ቁልፍ ምድላዊ ማስተካከለ ነው::

የአሁን 9 እኩ 12 ክነገድ እንተካሂና -9 ባለ 12 ምድላዊ ማስተካከለ ነው:: -10 እኩ  
14 ክነገድ እንተካሂና እውነ 10 ባለ 14 ምድላዊ ማስተካከለ ነው::

ነዚ በሰው አንድ ምንም ትኩለ::

**አንድ:** ፊል ደንብ ቁጥር ካብ እስከ ደንብ ቁጥር ጉምትና ስት ይሸጠውን ቁጥር ማስተካከል  
ስተ አስፈላጊ ቁጥር ማያጠበር ስሸ፡ የሚከናወል ሆነ ሆነ ደንብ ቁጥር በኋላ የሚያስተካክል  

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \left( -\frac{1}{4} \right) \quad \text{ከማሽ ስምም} \quad \frac{1}{2} - \left( -\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} ::$$

**እስከ 7:- አንድለ::**

ሀ.  $-8 - 13$

ሳ.  $38 - (-22)$

ሐ.  $\frac{-1}{2} - \frac{(-3)}{4}$

መ.  $-0.5 - (-0.2)$

**ፍታት:-**

ሀ.  $-8 - 13 = -8 + (-13) = -21$

ሳ.  $38 - (-22) = 38 + (22) = 60$

ሐ.  $\frac{-1}{2} - \frac{(-3)}{4} = \frac{-1}{2} + \left( \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{4}$

መ.  $-0.5 - (-0.2) = -0.5 + 0.2 = -0.3$

**እስተዋዕስ:-** ምንም ቅጽ ማቀረጥር ይችላ ቅጽ ማስፈጸም ይችላ::

### ሙሉሙሉ 1.5

**1. አንቀፅ ቁጥር በምጥቃቻ ነውም በሰው አንድለ::**

ሀ.  $-6 + 12$

ሳ.  $-13 - (-8)$

ሐ.  $\frac{18}{20} - \left( -\frac{12}{20} \right)$

መ.  $\frac{13}{7} - \frac{7}{13}$

**2. አስፈላጊ::**

ሀ.  $-7 - (-9)$

ሳ.  $-4.2 - (-7.2) + 8$

ሐ.  $-1.5 - 1.3 + (-1.8)$

መ.  $-9 - (-5) - 7$

ሐ.  $\frac{-9}{4} - \left( -\frac{15}{4} \right)$

ሳ.  $-10 - 8 - (-7)$

ሻ.  $\frac{13}{4} - \left( -\frac{7}{4} \right)$

ሐ.  $3\frac{1}{4} - \left( 2\frac{1}{5} \right)$

**3. ነገር ቅዱሳት ስሌዳ ስራውን የሚፈለጉትን ማስረጃ.**

| $\Phi$         | $h$             | $0$            | $\Phi - h$ | $h - \Phi$ | $(\Phi - h) - 0$ | $h - 0$ | $\Phi - (h - 0)$ |
|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------------|---------|------------------|
| 8              | 5               | 10             |            |            |                  |         |                  |
| 1.5            | 2.8             | 3.5            |            |            |                  |         |                  |
| $2\frac{1}{3}$ | $-1\frac{1}{4}$ | $\frac{-1}{4}$ |            |            |                  |         |                  |
| $\frac{-1}{2}$ | 2.8             | -1.5           |            |            |                  |         |                  |

**4. ነገሮች በስሌዳ ስሌዳ እንደታት ማስረጃ:**

**ሀ.**  $C\ell\alpha\varphi$  ቁዕርታት እብ ምጥናል መባሪ ምቅረያው አይ-በለም ምጥናት;

**ለ.**  $C\ell\alpha\varphi$  ቁዕርታት እብ ምጥናል መባሪ ምስራውን አይ-በለም ምጥናት;

- 5.** ወጪ አይ ክጣ ተስፋ ተኩስ እብ እዋን ለይቻ በ $4^{\circ}$  እንተውረዳ እኔ መጠን ወጪ ክንድጋጀ ይከመን?

### 1.3.3 ምርባዎች $C\ell\alpha\varphi$ ቁዕርታት

ምርባዎች ማለት በተደረገውን ምድሮች ማለት እኩ::

**አጠቃላይ:** ነገሮች በስሌዳ እኩ-በለኩ::

$$5 \times 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 \text{ ወጪ}$$

$$5 \times 7 = 7 \times 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35$$

$$4 \times \left( \frac{-6}{5} \right) = \left( \frac{-6}{5} \right) + \left( \frac{-6}{5} \right) + \left( \frac{-6}{5} \right) + \left( \frac{-6}{5} \right) = -\frac{24}{5} ::$$

### ንጥረት 1.9

- 1.** ያለሙ መ-ሰጠኑ እርባቶች ያዕች ያለሙ ወጪ እኩ:: ያለሙ መ-ሰጠኑ በተደረገውን ምድሮች ያለሙ ወጪ ግለዥ::

- 2.** ነገሮች በስሌዳ በምድሮች ግለዥ::

**ሀ.**  $6 \times (-8)$

**ለ.**  $8 \times \frac{3}{4}$

**ሐ.**  $-4 \times 3$

- 3.** እናተካተሽ-ም እኩ-በለኩ::

**ሀ.**  $(5)(-16)$

**ለ.**  $(1.5)(-0.3)$

**ሐ.**  $\left(\frac{-5}{8}\right) \times \left(\frac{4}{15}\right)$

**ማ.**  $(-0.8)(0.3)$

በአዲሽ አብ ምርመራ ሪፖርታ ቁጥርታት ከልተ አግታት አለው::

**አን 1:** ይነሳ እና የተፈጻሚ ምስክርታት አስቀምሣ ከልተ ይትወቃ ቁርድ ከዚ ግዢ አለው:: ስለዚ ይነሳ ነገሮች::

**ይረዳ 1:** “-” እቅምሮ::

**ይረዳ 2:** ፍዴማዊ ወጪ እቅምሮ ቁርድታት ምምመሳያ አፈጻጸሙ::

$$\text{እስከ } 9:- \quad \text{ሀ.} \quad 8 \times \left( \frac{-17}{16} \right) \quad \text{ሻ.} \quad -12 \times 6$$

$$\text{ፍታት:-} \quad \text{ሀ.} \quad 8 \times \left( \frac{-17}{16} \right) = -\left( |8| \times \left| \frac{-17}{16} \right| \right) = -\left( 8 \times \frac{17}{16} \right) = \frac{-17}{2} ::$$

$$\text{ሻ.} \quad -12 \times 6 = -(|-12| \times |6|) = -(12 \times 6) = -72 ::$$

**አን 2:** ይነሳ እና አለው ይትወቃ ቁርድ አምካት አለው:: ስለዚ ይነሳ ነገሮች ፍዴማዊ ወጪ እቅምሮ ቁርድታት ምምመሳያ ምርመራ ያደረሰ::

እዘ ማለት ሆኖ ለን ለን አየነ አለታ ሪፖርታ ሪፖርታት እንተናይድ

$$(v)(\lambda) = |v| \times |\lambda| ::$$

**እስከ 10:- እራብዎች::**

$$\text{ሀ.} \quad (-6) \times (-4) \quad \text{ሻ.} \quad \left( \frac{-12}{7} \right) \times \left( \frac{-21}{4} \right)$$

$$\text{ፍታት:-} \quad \text{ሀ.} \quad (-6) \times (-4) = |-6| \times |-4| = 6 \times 4 = 24 ::$$

$$\text{ሻ.} \quad \left( \frac{-12}{7} \right) \left( \frac{-21}{4} \right) = \left| \frac{-12}{7} \right| \times \left| \frac{-21}{4} \right| = \frac{12}{7} \times \frac{21}{4} = 9 ::$$

## ንጥረት 1.10

1. ነውም አስዕስ እስራርአታት ተመዝግበለም::

$$\text{ሀ.} \quad (-6) \times 7 = (-6 \times 7)$$

$$= -(6 \times 7)$$

$$= -(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7) \dots \text{ማይነበት ማስተ ለተደረገዎች ምምመሳያ አለ::}$$

$$= -42$$

$$7 \times (-6) = (-6) + (-6) + (-6) + (-6) + (-6) + (-6) + (-6) = -42$$

$$\text{ስለዚ } (-6) \times 7 = 7 \times (-6)::$$

❶.  $(-4) \times (-5) = |-4| \times |-5|$   
 $= 4 \times 5$   
 $= 5 + 5 + 5 + 5 = 20$

$(-5) \times (-4) = |-5| \times |-4| = 5 \times 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20$

ስለዚ.  $(-4) \times (-5) = (-5) \times (-4)::$

## 2. ካብዚ አስራርካ እንታይ ተቀብጥሸ?

ካብዚ. ገጥሬት እንዳለሁ ነገር ምቅረያር በታ ተፈጻሚነት እብት ስብሐት ለውጭ ከምዘየምዎች እያ:: እኩ. ይመግ መባሪ ምቅረያር እብ ምርጫዬ ይበጣል::

### መባሪ ምቅረያር እብ ምርጫዬ


ዚህ ሰነ አቶኑ ፍተማዊ ቁልፍታት ስነጋጀናዎም ሲ × ሲ = ሲ × ሲ::

እብ ክልተ ገሳቢ. ቁልፍታት እንተነራብበ ገኩ ንቶም ቤራብዬ. ቁልፍታት እንተንተኝለምን ቅድም ስምም እንተልወጥን ወዕሉቶም ይፈውጥ ይ::

$$(5 \times (-6)) \times (-4) \quad \text{መሪ} \quad 5 \times ((-6) \times (-4))$$

## ዕቅ ገጽ 1 . 1

### 1. ካለ አስቀበ ሪፖር::



$(5 \times (-6)) \times (-4)$

ሙሉ ማረጋገጫ እኩም ክልተ  
ቅድም በኩል ሆኖም  
ገኝነዋም  
 $= (-30) \times (-4)$   
 $= 120::$

$5 \times ((-6) \times (-4))$

ሙሉ ማረጋገጫ እኩም ክልተ  
ቅድም በኩል ሆኖም  
ገኝነዋም  
 $= 5 \times 24$   
 $= 120::$

ስለዚ 1.22

ካብዚ. አስራርካ ምጥቃል ይሽኑ ምቅረያር ቅድም ስምም ተፈጻሚነት እብት ስብሐት ከምዎአ ለውጭ ምህተውን ምድርም ተመያዙ::

እቱ ስብሐት እብ ክልተአም ግጥት አደ ዓይነት እያ:: ሰላዚ ምጥቃል ይሽኑ ምቅረያር ቅድም ስምም ተፈጻሚነት እብት ስብሐት ከምዎአ ለውጭ የለን:: እኩ. ይመግ መባሪ ምጥቃል እብ ምርጫዬ ተባሬለ ይቆወል::

### መግለጫ የሚሸጥ አብ የሚጠቃለሁ

የዘዴዎች ልማዊ ቁልፍ ተከተሉት ዘዴ ስለ ቀን :  $(\text{ሀ} \times \text{ሰ}) \times \text{ሐ} = \text{ሀ} \times (\text{ሰ} \times \text{ሐ})$ ::

#### 1. መግለጫ 0ን 1ን አብ የሚጠቃለሁ:

በዚህ ልማዊ ቁልፍ በዘዴ እንተሸጣለሁ ወዕኑቱ እንታይ ይከተው::?

$$6 \times 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0$$

$$= 0::$$

እስዔ ሲባል በዚህ ልማዊ ቁልፍን በርዕስ ከፈጥሮ ማለት እና መግለጫ ህ

በዚህ ልማዊ ቁልፍ እንተሸጠኝ ህ × 0 = 0 መግለት እና::

#### 2. በዚህ ልማዊ ቁልፍ በአዲ እንተሸጣለሁ ወዕኑቱ እንታይ ይከተው::?

$$6 \times 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

$$= 6::$$

እስዔ ሲብሉት 1ን በዚህ ልማዊ ቁልፍን እኩ ቁልፍ ባልድ እና:: እና መግለጫ ህ

በዚህ ልማዊ ቁልፍ እንተሸጠኝ ህ × 1 = 6 መግለት እና:: እና መግለጫ እና መግለ


ዕላዋ አሉበት አብ የሚጠቃለሁ እንተሸጠኝ:: 1 ደንብ ዕላዋ አሉበት አብ የሚጠቃለሁ

ይሠራ::

**አስተያየት 11:-** መሳሌ 30ሜ 1025ሜ በዚህ ጽዜትንግለዋ ቁርቃ ሆኖም መሬት አለዋ::

መሳሌን አበበት እኩ መሬት በዝተፈጻሚነት መግለጫ እስከ አገልግሎት

መፈጸም ማረጋገጫ አለዋ:: ከመግለጫ እኩ አለዋ አይ የይሁ::



አስተያየት 1.23

**መ.ለ.**

ለፍ.አት ገምርኩበ ንኑ እኩ;  
ፈከታንባል የስ ደምር እቶም  
መደጋታት አረብ.አተቸ፡፡

$$\begin{aligned} \text{ለ} &= 30(\text{ወ}_1 + \text{ወ}_2) \\ &= 30 (10 + 15) \\ &= 30 \times 25 \\ &= 750 \text{ብር}^2:: \end{aligned}$$

**ከብዕ. አብነት**  $30 \times (10 + 15) = (30 \times 10) + (30 \times 15)$  **የመጀት ገርፊክ፡፡ እዘ.**  
**ተስራው መሳሪያ በመሆኑ አብ የመጀማር ይሆናል፡፡**

**እብ መ.ለ.**

መጀገባ ለፍ.አት ገምርኩበ ለፍ.አት  
ከላተለም ከፋይት ደማግጫም፡፡  
መጀገባ ለፍ.አት =  $\text{ለ}_1 + \text{ለ}_2$

$$\begin{aligned} &= 7 \times \text{ወ}_1 + 7 \times \text{ወ}_2 \\ &= (30 \times 10) + (30 \times 15) \\ &= 300 + 450 \\ &= 750 \text{ብር}^2:: \end{aligned}$$

### መሳሪያ ውስጥ

ሁለተኛ ስን በኋላ ማስተካከል በመሆኑ እንተዋዙም

$$\begin{aligned} U \times (\text{ለ} + \text{ወ}) &= (U \times \text{ለ}) + (U \times \text{ወ}) \\ (\text{ለ} + \text{ወ}) \times U &= (\text{ለ} \times U) + (\text{ወ} \times U) \end{aligned}$$

**አበበ 12፡-** **ተስራው መሳሪያ አብ የመጀማር በምተዋዙ ነውም ገዢዎች፡፡**

**ሀ.**  $6 \times \left( \frac{-3}{4} + \frac{5}{12} \right)$

**ሐ.**  $\frac{-3}{4} \times (9.6 + (-4.8))$

**ፍታው፡-** **ሀ.**  $6 \times \left( \frac{-3}{4} + \frac{5}{12} \right)$

**ሐ.**  $\frac{-3}{4} \times (9.6 + (-4.8))$

$$= 6 \times \frac{-3}{4} + 6 \times \frac{5}{12}$$

$$= \frac{-3}{4} \times (9.6) + \frac{-3}{4} \times (-4.8)$$

$$= \frac{-9}{2} + \frac{5}{2}$$

$$= (-7.2) + 3.6$$

$$= \frac{-4}{2} = -2$$

$$= -3.6$$

**እኩዎት 13:-** ሽያጥናን መሳጠናን ሪፖርት  $(-2) \times \frac{3}{4} \times (-12) \times \left(\frac{-1}{3}\right)$  የከደልበው ተካተታም::  
ከምግባለዎን ድጋጌ ሲሆኝ::

**ቍዴት:-****ሽድት**

ስለዚህ አሉታዊ ቁልፍ ስለዘላዣ ምልክት ፍቃድ;  
አሉታዊ እና በምግባል ስምም እና ነጥም ቁልፍ::

$$2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2} ; \quad \frac{3}{2} \times 12 = 18 ; \quad 18 \times \frac{1}{3} = 6$$

ሻዴት እኔ ሪፖርት  $-6$  እና እኔ::

**መሳጠና**

ነጥም ቁልፍ በዚህ ዕምገኘ እናውሰድ አረብዎችም::

$$-2 \times \frac{3}{4} = \frac{-3}{2} ; \quad \frac{-3}{2} \times -12 = 18 ; \quad 18 \times \frac{-1}{3} = -6$$

መሳጠና እውነት እኔ ሪፖርት  $-6$  እና እሉ:: ሲለዚህ ሽያጥናን  
መሳጠናን ገዢውም መሳጠና ማረጋገጫ ክልተኝም  
ልክዏ ድጥም?

**እስተዋዕስ:-** ከዚ ክልተ የለዚህ ሽያጥናው ቁልፍ ተግባራ የሚፈልጉ::

1. በዚህ ነጥም አሉታዊ መራብዎች ቁልፍ ተግባራ እንተገኝኝ እኔ  
ሻዴት እምንታዊ እና::
2. በዚህ ነጥም አሉታዊ መራብዎች ቁልፍ ተግባራ እንተገኝኝ እኔ  
ሻዴት አሉታዊ እና::

### መልመድ 1.6

**1. እናብዕር::**

**ሀ.**  $(-8) \times (9)$

**ሻ.**  $(-7) \times (-6)$

**ሻ.**  $(-10) \times 0$

**ሁ.**  $\left(\frac{-7}{10}\right) \times \left(\frac{-5}{14}\right)$

**ሻ.**  $\left(\frac{-5}{8}\right) \times \left(\frac{-4}{15}\right)$

**ሻ.**  $(-1.2) \times (1.2)$

**ሻ.**  $\left(\frac{-3}{8}\right) \times \frac{4}{9}$

**ሻ.**  $\left(\frac{-8}{21}\right) \times \left(\frac{-7}{4}\right)$

**2. እናብዕር::**

**ሀ.**  $-0.7 \times (0.25)$

**ሻ.**  $\frac{-3}{4} \times 0.9 \times \left(\frac{-2}{5}\right)$

**ሻ.**  $(-10)^2 \times (-0.001) \times 10$

**ሁ.**  $-0.3 \times (-5) \times 2$

**ሻ.**  $-2 \times 6 \times (-50) \times 3$

**ሻ.**  $25 \times 7 \times (-4)$

**ሻ.**  $-2 \times \frac{3}{7} \times 0.5 \times (-7)$

**ሻ.**  $-9.3 \times 7 \times (-1.1) \times (-2) \times (-10)$

3. ምልክት ስብዳሪት አዎንታ ወይ አሉታ ምጥናት ቅልቶ::

ሀ.  $-37 \times (-22) \times 0.73 \times (-1)$

ሻ.  $-2.3 \times 1.7 \times (-1.2)(-7) \times (-9)$

ሻ.  $(-4) \times (-3) \times (-6) \times (-2)$

ሻ.  $(-2) \times (-5) \times (-3) \times (-6)$

ሻ.  $\frac{4}{5} \times 0.4 \times \left(\frac{-1}{2}\right) \times 1.2 \times 20$

ሻ.  $\frac{-1}{2} \times 0.5 \times (-1) \times (5)$

4. ተስፋዣዊ መሳሪያ ምርባዬ አብ ምድሮች ማምጣቸውም ነውም በለዕበ እራሱት::

ሀ.  $5(-6+9)$

ሻ.  $-5(-8-6)$

ሻ.  $-8(-9+15)$

ሻ.  $-7(-2-3)$

ሻ.  $5(1.8+2.2)$

ሻ.  $(\frac{-2}{3} + \frac{5}{4}) \times (-12)$

ሻ.  $5\frac{1}{4}(1.8+2.2)$

ሻ.  $\frac{-3}{4}(0.8+(-16))$

5.  $< \overline{s} = \overline{s} >$  ምምጣቸውም አዎኖድር::

ሀ.  $\left(\frac{-2}{3}\right)\left(\frac{-2}{3}\right) - \frac{4}{9}$

ሻ.  $-0.1 \times (-0.85) \underline{\hspace{2cm}} -1$

ሻ.  $9 \times (-7) \underline{\hspace{2cm}} 63$

ሻ.  $25 \times 9.8 \underline{\hspace{2cm}} 98 \times (2.5)$

ሻ.  $-27.2 \times 0.192 \underline{\hspace{2cm}} -2$

ሻ.  $-0.95 \underline{\hspace{2cm}} 0.01 \times (-0.95)$

ሻ.  $\frac{-2}{3} \times \left(\frac{5}{6} + (-1)\right) - \left(\frac{-2}{3} \times \frac{5}{6}\right) - \left(\frac{-2}{3} \times 1\right)$

ሻ.  $\left(-2 \times \frac{-1}{2} \times 4\right) - 2 \times \left(\frac{-1}{2} \times 4\right)$

6. ነገር በለዕበ ስራቸው ምልክ::

| ለ              | አ              | ሻ              | ለ × አ | አ × ለ | (ለ × አ) × ሻ | ለ × (አ × ሻ) |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------|-------------|
| -2             | 8              | -5             |       |       |             |             |
| $\frac{-1}{2}$ | $\frac{-3}{2}$ | 4              |       |       |             |             |
| -0.5           | -0.25          | $\frac{-4}{5}$ |       |       |             |             |
| $\frac{-3}{4}$ | -8             | $\frac{-1}{2}$ |       |       |             |             |

7. በለዕበ ይሰራ ምስለሳት  $> \overline{s} < \overline{s} =$  ተመቅምከው አዎኖድር::

ሀ.  $(5+3) \times 4 \underline{\hspace{2cm}} 5 + 3 \times 4$

ሻ.  $(-6+3) \times 2 \underline{\hspace{2cm}} -6 + 3 \times 2$

ሻ.  $(-6-7) \times -2 \underline{\hspace{2cm}} -6 \times -2 - (7 \times -2)$

8.  $\Phi = -\frac{1}{2} \overline{s}$     $h = \frac{7}{6} \overline{s}$     $0 = \frac{1}{9} \times 3 \times 7 \times 6$  በለዕበ ምዕራታት ማሳረጃ ምጥናት እራሱዋል::

ሀ.  $\Phi(h + 0) = \Phi h + \Phi 0$

ሻ.  $\Phi(h - 0) = \Phi h - \Phi 0$

ሻ.  $(\Phi h)0 = \Phi(h0)$

ሻ.  $\Phi h = h\Phi$

### 1.3.4 የሚችል ስትዎች ቁርድ

የሚችል ስትዎች ቁርድ ጥሩ የሚባለ ስትዎች ቁርድ ተመሳሳይ እኩ::  
የሚባለን የሚችልን ተዘመኝነት መደብት እኩም::

#### ንጥረት 1.11

1. ስብዳታ አሉታ ስትዎች ቁርድን አሉታ ስትዎች ቁርድን የሚባለ አሉታ  
ሸትዎች ቁርድን አዋጅታ ስትዎች ቁርድን አውቆድኔ::
  2. ሻፋንተ ተቀዥተና መሠረታዊ አበ አይ በተ ተምህርና ምርከት በግዢታዊ  
ዘረሰበዋ በር 960 በማስረጃ ተስማማቅም:: አይ መሠረታዊ በር  
960 ÷ 8 በግዢታዊ በስክት ስራው ክፈልጥ ይልዋ፤ እኩ አይ ነው  
 $960 \times \frac{1}{8}$  እንተተጠቃሚ::
  3. አይተ በር 72 በር ለቻሳ አለዋም:: 6 መካከለዋ በማስረጃ ክፍፍልለም  
እንተደላየም አይ ስራው ክከንደይ ይበልክም?
  4. አውንታ በአሉታ እንተምቀል ወልኩትና እንታይ ከምዝኩዎን ተመያወጪ::
  5. አበ አይ አይ እነም በስዕበ ተመያወጪ:: መደምድምታ ይመግባር::
- ሀ.**  $6 \times \frac{1}{6}$       **ሻ.**  $(-\Phi) \left( \frac{1}{\Phi} \right)$
- ሐ.**  $v \times \frac{1}{v} : v \neq 0$       **ሻ.**  $\frac{v}{\lambda} \times \frac{\lambda}{v} : v \neq 0 : \lambda \neq 0$

አበ አይ የሚባለ፤ ስብዳታን አይ ከበታም ለቻሳታትን እንተተዋሂጠም፤ እኩ ከለለ  
ለቻሳ እኩ ስብዳታ በተ ተተመሣሽ ለቻሳ በግዢታዊ ተመችቃል ገረሰቦ::

$$\begin{array}{ccc} -4 \times 2 = -8 & \xleftarrow{\text{ሱስዳታ}} & -8 \div 2 = -4 \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{ለቻሳ} & & \text{ለቻሳ} \end{array}$$

በተመሳሳይ  $-8 \div 4 = -2$  የሚኩንያቱ  $4 \times -2 = -8 ::$  ሲለሁ የሚችል ግልጠጥ የሚባለ  
እኩ::

## እስከ 14:- የመቅረብ::

ሀ.  $-48 \div -16$

ሐ.  $\frac{-5}{8} \div \frac{1}{4} = \frac{-5}{8} \times 4 = \frac{-5}{2}$

መ.  $-4.2 \div (-0.6)$

ሙ.  $\frac{24}{7} \div \frac{-3}{14}$

ፍታዬ:- ሁ.  $-48 \div -16 = -48 \times \frac{1}{-16} = \frac{48}{16} = 3$

ሐ.  $\frac{-5}{8} \div \frac{1}{4} = \frac{-5}{8} \times 4 = \frac{-5}{2}$

መ.  $-4.2 \div (-0.6) = -4.2 \times \frac{-10}{6} = \frac{42}{6} = 7$

ሙ.  $\frac{24}{7} \div \frac{-3}{14} = \frac{24}{7} \times \frac{-14}{3} = -16$

## እስተዋስ:-

1. ሆኖ ስነ ፍጥነሮች ቁልፍ እና ማሸጭ ሲ ≠ 0 እንተኩለን፣  $\frac{u}{n} = u \times \frac{1}{n} ::$

2. ሆኖ ስነ ፍጥነሮች ቁልፍ እና ማሸጭ  $u \times n = 1$  እንተኩለን በ ግልባጥ ሲ አይ::  
ስ አዎን ግልባጥ ሲ አይ::

በመሰረት አብ ሰራሽ በተመሳሳይ አበራታ እነዚህ በስራው ክልተ ሂግታት ምምቃል  
ርተዳደር ቁልፍ ተርጓሜ::

## አን 1: ምስክት ያደረሰ ሙሉት ነገሱዎች:

ሀ. ምስክት መያዥነን ተመሳሳይ ቅድ ዘዴነት እንተኩለት ምስክት ሲሆን ሙሉት አምስት (+)

$$\text{እኔ:: } \text{ገኘበኑት } \frac{-48}{-6} = \frac{48}{6} = 8 ::$$

ሁ. ምስክቶች መያዥነን ተመሳሳይ አተፈቀሰው እንተኩለም ምስክት ሲሆን ሙሉት አምስት (-)

$$\text{እኔ:: } \text{ገኘበኑት } \frac{-39}{3} = -\left(\frac{39}{3}\right) = -13 ::$$

## አን 2: ሙሉት ነገሱዎች ፍጥነሮች ቁልፍ ተመሳሳይ እና ማሸጭ ተመሳሳይ::

$u \div n = \frac{u}{n}$  እና  $n \cdot u = u \cdot n$  ማሸጭ ቁልፍ ተመሳሳይ እና ማሸጭ ተመሳሳይ::

## እስከ 15:- የምሳሌ::

ሀ.  $18 \div (-6)$

ለ.  $-8.4 \div 1.4$

ሐ.  $\frac{-15}{4} \div \left( \frac{-1}{8} \right)$

ፍታት::

| ተመሬና<br>(U)     | መቶ ስ.<br>(n)   | ስቶ                                | ምልክት<br>በዕስት | ይወጪው ጥር   | በፊት(ከ) |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|---|--------|
| 18              | -6             | $18 \div -6$                      | -            | $18 \div 6$   | 3      |
| -8.4            | 1.4            | $-8.4 \div 1.4$                   | -            | $8.4 \div 1.4$  | 6      |
| $\frac{-15}{4}$ | $\frac{-1}{8}$ | $\frac{-15}{4} \div \frac{-1}{8}$ | +            | $\frac{15}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{15}{4} \times 8$ | 30     |

ስላክ.

ሀ.  $18 \div (-6) = -3 ::$       ሻ.  $-8.4 \div 1.4 = -6 ::$       ᑃ.  $\frac{-15}{4} \div \left( \frac{-1}{8} \right) = 30 ::$

እስተዋስ: 1. 0 አካል እና አይሁን ደተሃዊ ቁልፍ ሲነትም ቅድመ 0 ሲሆ::

ሚስት  $0 \div 11 = 0 ::$

2. አኩነ ደተሃዊ ቁልፍ ነገር ማሟች አይደለም:: እኩ. ማስተ ሂ  $\div 0 = \text{ተርጉም}$  የሚስት ሙሉ አይደለም::እስከ:  $8 \div 0$  ማስተ አኩነ ደተሃዊ ቁልፍ  $11 \times 0 = 8$  ቅድመ አገባብ ሂ እስ  
ማስተና ሲሆ:: ይኩነ ማሟር ሂ  $\times 0 = 8$  ቅድመ አገባብ ቁልፍ  $11$ ስለዕራም ሂ  $\div 0$  ቅድመ የሚስት ሙሉ አይደለም::

3. ሂነ ለነ አኩነ ደተሃዊ ቁልፍ ስርጾቸ ሲነትነድግም

$$\text{U} \div \text{n} = \frac{\text{U}}{\text{n}} :: (\text{U} : \text{n} \in \mathbb{Q} : \text{n} \neq 0)$$

እስከ:  $-24 \div 8 = \frac{-24}{8} = -\left( \frac{24}{8} \right) = -3$

$$36 \div 9 = \frac{36}{9} = 4$$

### መልዕክት 1.7

**1. በቃል መልሰ::**

ሀ.  $48 \div (-8)$

ሻ.  $2.5 \div (-5)$

ሐ.  $0 \div (-3)$

ማ.  $-4.5 \div 9$

ረ.  $0.25 \div \left(-\frac{1}{4}\right)$

ሻ.  $-0.81 \div (-0.9)$

ሻ.  $11.1 \div (-0.3)$

ቀ.  $0.08 \div (-0.001)$

**2. የመቶች::**

ሀ.  $1.5 \div (-3)$

ሻ.  $-20 \div (-2)$

ሐ.  $-\frac{50}{25}$

ማ.  $-45 \div (-9)$

ረ.  $-\frac{7}{9} \div \left(-\frac{14}{3}\right)$

ሻ.  $\frac{7}{10} \div \left(\frac{14}{25}\right)$

ሻ.  $-\frac{5}{8} \div \left(-\frac{5}{16}\right)$

ቀ.  $25.7 \div (-0.019)$

በ.  $-89.5 \div (-8.9)$

**3. እስከተከ::**

ሀ.  $(11+7) \div (-3)$

ሻ.  $-\frac{1}{2} - (5) \div -2$

ሐ.  $5 + 8 \div (-4)$

ማ.  $-6 \div 2 - 82$

ረ.  $18 \div (-9+3)$

ሻ.  $(1.2 - (-2.4)) \div (-0.4)$

ሻ.  $-0.2 \times (-0.3) \div 0.8 \times (-0.7)$

**4. እና ነጥ::**

ሀ.  $-\frac{27}{36}$

ሻ.  $-\frac{25}{40}$

ሐ.  $\frac{-24}{-60}$

ማ.  $\frac{-26\lambda}{\lambda} : (\lambda \neq 0)$

**5. የምሮች ሲታዊ ቁዕሪታት::**

ሀ. መሳሪያ የቅርቡ ከምዘጋጀለ ጽምርአይ አብዛኛ ፍቃድ::

ሻ. መሳሪያ የሽያጭ ከይበለ የምትኩር ጽምርአይ አብዛኛ ፍቃድ::



## መጠቃለ ማስተዳደር ምርጥፍ 1

1. ተግራሪ ተደምገኘ አካልናዚ ቁጥር ይለያ::

ሀ.  $-4.8$

ለ.  $0$

ሐ.  $| -6 |$

መ.  $-3\frac{1}{8}$

2. ፍዴማዊ የጋ ይለያ::

ሀ.  $| -1.85 |$

ለ.  $|\sqrt{2} - 2|$

ሐ.  $| v - \lambda |$

መ.  $| 1.2 | + | -2.8 |$

ለ.  $\left| 2\frac{1}{3} \right| - 1 - | 1.5 |$

3. የጋ እኩ ነተውሃበ በምጥቃም አስፈላጊ::

ሀ.  $| 4\Phi | - | \Phi | : \Phi = -8$

ለ.  $| 2 | - | 2\Phi | - | 4\Phi | : \Phi = -\frac{1}{2}$

4. ካብ አኞቻስ ጥብ አዘጋጅ ስርዓ::

ሀ.  $-1.2 : -1 : -2.3 : 1.001 : -0.001 : -\frac{1}{2} : \frac{3}{2}$

ለ.  $-\frac{1}{2} : -\frac{2}{3} : \frac{1}{4} : 0.75 : -1.25 : 0.125 : \frac{2}{3}$

5. አስፈላጊ::

ሀ.  $\frac{27}{8} + \left( -\frac{9}{4} \right)$

ለ.  $-\frac{81}{19} + \frac{1}{38}$

ሐ.  $-4.1 \times (1.2 - 0.8)$

መ.  $-13.8 + (-1.11) + 8.9$

ረ.  $\frac{36}{13} \div \left( -\frac{1}{39} \right)$

ለ.  $\frac{3}{4} \times (-12 + (-2))$

ሻ.  $(-0.8) \times (0.7) \times \left( -\frac{8}{5} \right)$

ቀ.  $(-3) \times (-8)(1.2) \times (-0.1)$

6. አስፈላጊ::

ሀ.  $4(-1)(5) + (-3)(2)(-4)$

ለ.  $(-8) \div (-4) + (-3)(2)$

ሐ.  $\frac{(-3)(8)(-2)}{(-4)(-8) - (2)(-12)}$

መ.  $10 \div 5 - 4 \div 2 + 15 \div 3 + 2.5$

ረ.  $8 + (-3) + (-5) - 9$

ለ.  $5.28 - 6.7 - (-4.35) + 4$

ሻ.  $-5\frac{3}{8} + 2\frac{7}{8} - 1\frac{1}{8}$

7. ትኩክል ገበያና ፕሮፋይ ትኩክል ምረዳዎች ይመግኘል::

**ሀ.**  $(-3) + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{7}{2}$

**ለ.**  $7 - 3 + 5 = -5$

**ሐ.**  $-1 \times (-0.5) \times (-2) = 1$

**ጠ.**  $-\frac{3}{2}(-1.2) + (-2.4) = 1.8 + 3.6$

8. ይምር ክልተ ተኩታታል እንተይሩት 24 እንተኩይሩት እቶም እንተይሩት ይለዋል::


9. ማስተካከል  $-8 + -9 + 3$  የሚከፈል ማስተካከል  $17 + -3$  ይመግኘል::

10. አብ  $((3 + (-7)) \times 4)$  = 12 ወጪ ቁጥር ክንደደረገ՞?

11. አንተ ነፃፈት አብ 600ማሽ ለወሰን ተደርሱ በዚህ አንተሆነውን ካልእ ነፃፈት ይመግኘል ተደርሱ በዚህ አንተሆነውን ካልእ 325ማሽ ለወሰን ተደርሱ በዚህ አንተሆነውን:: በዚህንም ተረካክዎችን ይርከባል?

12. ከይኖሩ ክልተ አስተዋጅቱን ከይቀም ማሳረዣ ገዢዎች በምዕቀሻ ካል ምርከና ለምሳት በብር 16,232 ዓዲትም በብር 20,000 ምርመጥ:: አይሁዳም ከዚህንም ክሳብ?

# የሆነዎች 2



## ሚስጠናው የሆነዎችን እና የሆነዎችን

### ሰላም እና ምልሬክ

ተምህር እና ምልሬፍ የመተዳደሪያዎች:

- ⦿ አግቶች ተመማጠንቱ ተስተዋወ ተመቻቻዎች መሰመራዊ ምልሬታት ትረጋግጫ::
- ⦿ አግቶች ተመማጠንቱ ተስተዋወ ተመቻቻዎች መሰመራዊ አምልሬታት ትረጋግጫ::

### ቀንድ ትክክለኛ

#### 2.1 የሆነዎች ማስጠናው የሆነዎች

#### 2.2 የሆነዎች ማስጠናው እና የሆነዎች

- ⦿ ቁጥር ቁጥር
- ⦿ ማጠቃለዎች ማስጠና

## መስተምር

አብ ሲለ-. ትምህር ተኩለው ቅልል አብላ. መስመራዊ የሚፈጸም አገልግሎትን ከመያ  
ከምትራክተሩ ሁኔታው እኩለው:: እብዚ የሚፈጸም እዘ ደማ አገልግሎት ተመጣጠኑ፣  
ተሰጠው ተመቻለው መስመራዊ የሚፈጸም አገልግሎትን ከመያ ከምባትራክተሩ  
ከተማኑ እኩለው::

### 2.1 ምርመራ መስመራዊ ምልክቶች

#### ቍልና ቁጥር

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| —ፏትሮ         | —ጥር           | —እነበት ፏትሮ    |
| —መኖሪት ተመጣጠኑት | —ተመጣጠኑት ምልክቶች | —መስመራዊ ምልክቶች |

#### ንጥረት 2.1

- አብ አደ ማረጋገጫ አብ የማንኛ አብ ቡድሙን አብ አለው. ሂደቱና መተካዘዣ ሂሳብታት ቤት አረንሰ አሉ::
  - የአደሱና መተካዘዣ ሂሳብ ቤት አረንሰ እንተወስኩለሁ. እብዚ ማረጋገጫ ነው ሂደቱ ለመስጠት እንታይ እየ ተብሎ?
  - ከብ ሂደቱና መተካዘዣ ሂሳብ 1 ክት አረንሰ እንተልዲለሁለሁ. እኔ ማረጋገጫ እንታይ ይሞላ?
  - ከብ ብርሃን መተካዘዣ ሂሳብ  $\frac{1}{2}$  ክት አረንሰ. ክብ የማናይ ከዚ 1 ክት አረንሰ እንተልዲለሁለሁ እኔ ማረጋገጫ እንታይ ይሞላ?
  - ከብ ከዚ መ ገዢተዘዘዘሩ ሂሳብ ቤት አለሁ ሂደቱ አረንሰ ዕዳ እንተወስኩለሁ. እኔ እንታይ ይሞላ?
  - ከብ ሆነ መ ገዢተዘዘዘሩ ሂሳብ ቤት አለሁ ሂደቱ እንታይ ይሞላ?
- አብ አደ ከለይ ሂሳብ ነውኑ 60 ተምህር አለው:: ክብዚ ተምህር ቅዱስ ይቀ  
አንስተም ክብ ይቀ ተብልተም በስዕል ይቦበኩ:: ቅዱስ ይቀ ተብልተምን ይቀ  
አንስተምን ተምህር ከንደይ ይሞላ?
- ከብዚ ነስዕል ከፍተት ተመሳሳይ ብሔራ ይለብ::
  - $3v^2 - 14v^2 = 20v$
  - $v^2 - 6v^2 = -24v$
  - $v^2 - 3m^2 = 6m^2 - 3v$
  - $4m^3 - 3m^2 = 8m^2$

4. ከዘዴዎች በሰራተኞች መሰመሪያዊ ምልሬታት ነገሮች ይለየ::

ሀ.  $\Phi = 3$       ዘ.  $\Phi - 4 = 6$       የ.  $\frac{\Phi + 2}{3} = -3$

ሰ.  $3\Phi + 4 \leq 2$       ፌ.  $-8 \neq 10$       ቀ.  $4 - \Phi = 6$   
 አ.  $|\Phi - 1| = 2$       ዘ.  $3\Phi + 1 = -5$       በ.  $\Phi^2 - 3\Phi = 4$

5. ገዢዬታት  $\Phi + 5 = 10$  አቅር በንብር ወጪ ቁጥር አየኝድ እኩ?

ሀ.  $\Phi = -5$       ዘ.  $\Phi = 6$

አ.  $\Phi = 5$       ዘ.  $\Phi = 7$

6. ከዘዴዎች በሰራተኞች ምልሬታት፣ እነዚህ ዓይነት ቁጥር  $\Phi = \{4\}$  ነገሮች አየኝድ እኩ?

ሀ.  $\Phi - 7 = 10$       ዘ.  $2\Phi - 5 = 3$

አ.  $\Phi + 5 = -9$       ዘ.  $3\Phi - 10 = 4$

7.  $2\Phi + 5 = 13$  እንተካይና፣  $\Phi - 4$  ክንደድ ይከተሉ?

ሀ. 2      ዘ. -4      አ. 0      ዘ. -8

8.  $\Phi = 4$  ዓይነት  $26 - 6\Phi = 2$  ምሬታት አረጋግጣ::

ከበ 2.1 እነዚህ በሰራተኞች አሳይቷ ምሳሌ ይከተላ እኩ::

- አበ አዲ ማረጋገጫ የሚገኘውን የወጪዎችን በማስረጃ እንተመሳሳይ የሚገኘውን እንተነከሱትን አበቱ ማረጋገጫ ነው ስለመሆኑ ለመተካክል የሚገኘውን እንተመሳሳይ እኩ::
- የአዲ ምልሬታት ዓይነት ይከተሉ እኩ በበላክ ምዕራም ቁዕሪ አበቱ ተተክክ በሚከተው እኩ መለሳ አሳይ እኩ እንተመሳሳይ እኩ:: እኩ በተመሳሳይ ዓይነት ዓይነት መለሳ አሳይ እኩ እንተመሳሳይ እኩ ዓይነት ክስ እኩ::

እስቴ: እነዚህ በሰራተኞች ታርክ::

$$24 - 10 = 14$$

$$2 + 4 = 6$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$\frac{24}{3} = 8$$

**ትርጉም 1 :-** አዲ ሙሉዎች ማስተኞች አሳይ የሚከተሉ ምሳሌዎች እኩ እኩ የሚከተሉ ይበታል::

እነዚህ በሰራተኞች እብነታት ምልሬታት አየኝድ::

ሀ.  $\Phi = 6$       ዘ.  $\frac{2}{5}h - 6 = \frac{2}{3}h + 2$

አ.  $2m^2 + 3h^2 = 6$       ዘ.  $17 - 6\Phi = 20$

ደ.  $\Phi - h = 6$       ዘ.  $\Phi^2 - 4 = 0$

የ.  $2\Phi + 7 = 50$

**ተርጉም 2 :-** ሁኔታ ስንድ የተሟላ ቁልፍታት ስነዕናይምን  $\neq 0$  እና ተከታታለን፤ ፊል ተተካለ ማ’

የዚያው ወደ ማ’ + ስ = 0 አንስሳ ምልሬት መሰጠቸዋል ምልሬት ይገባል፡፡

እነዚህ በለዕስ ከሚያው እብነታት መሰጠቸዋል ምልሬት እያሆ::

$$\text{ሀ. } \Phi + 5 = 10$$

$$\text{ለ. } 5\Phi - 10 = 3$$

$$\text{ሐ. } 3\Phi - 12 = 15$$

$$\text{መ. } \frac{3}{4}\Phi + 5 = 8$$

$$\text{ረ. } 3\Phi - 5\Phi + 4 = 0$$

$$\text{ሐ. } \frac{\Phi + 4}{3} = 1$$

**እጋነት 1:-**  $\Phi = -2$  የታክስ  $3\Phi + 7 = 1$  የሚሸጠ እረጋግዥ::

**ፍታት:-**  $3\Phi + 7 = 1$  ..... **ዘተወሃዣ**

$$3(-2) + 7 = 1 \quad \text{Φ በ (-2) በጥምትኩ}$$

$$-6 + 7 = 1 \quad \text{እንተሩጻለሁ}$$

$$1 = 1 \quad \text{አዕስ እያ::}$$

$$\text{ስለዕስ } \Phi = 2 \text{ የታክስ } 3\Phi + 7 = 1 \text{ እያ::}$$

**እጋነት 2:-**  $\Phi = 2$  የታክስ  $3\Phi + 5 = 7\Phi - 3$  የሚሸጠ እረጋግዥ::

| ቦርማዊ ገዢ     | የሚኖሩ ገዢ     | ምክንያት       |
|-------------|-------------|-------------|
| $3\Phi + 5$ | $7\Phi - 3$ | ዘተወሃዣ       |
| $3(2) + 5$  | $7(2) - 3$  | Φ በ 2 በጥምትኩ |
| $6 + 5$     | $14 - 3$    | ምድርኩ        |
| 11          | 11          | ምድርኩ        |

ስለዕስ እኔ መልሰ አዕስ እያ:: ምልሬትኩ ቁልፍ  $\Phi = 2$  እኔ መልሰ አዕስ

$3\Phi + 5 = 7\Phi - 3$  አዕስ ሲለዝግበ::

**ተርጉም 3:-** ፍታት ማስተካከለሁ/ፈጸሙ/ ተከተል ስነዕናይምን የሚሸጠ ምልሬት ማልሬት እና ማስተካከለሁ ቁልፍ እኔ::

እኩዢ ፍታት ፊል ምልሬት ማስተካከለሁ ምልሬት ፍታት እኩዢ ዘዴዕስ ቁልፍታት ፊል እኩዢ እኔ::

እኩዢ ምልሬቶች ተመመዝኩ እኩዢ ምልሬቶች እኩዢ እኩዢ ቁልፍ ያደረገ እኩዢ ፍታት እኩዢ ምልሬቶች እኔ::

**እጋነት 3:** እነዚህ በለዕስ ምልሬቶች ምሉ ቁልፍ  $\Phi = 2 = 4$  ተመመዝኩ ምልሬቶች እያሆ::

$$\text{ሀ. } \Phi + 5 = 11 \quad \text{ለ. } \Phi - 7 = -1 \quad \text{ሐ. } 2\Phi - 3 = 9$$

**ፍታዬ:-** መሸመርታ ፍታዬ  $\phi - 2 = 4$  የራሳብ :: እነዚ ደጋግጣ ቁጥር = 6 እየ::  
በጥቃቻቸው ከላይም ፍታዬዎች  $\phi = 6$  በጥኑ ምልክት ተመዝግበት  
 $\phi + 5 = 11$  እና ከላይም ከተለመ እና የጥቃቻቸው ምልክት ጥንቃቄ በ 6 ነተከለ

| ማስታ 1  | ማስታ 2   | ማስታ 3   |
|--|---|---|
| $\phi + 5 = 11$  | $\phi - 7 = -1$   | $2\phi - 3 = 9$   |
| <b>እብ ቁጥር 6 ነተከለ</b><br>$6 + 5 = 11$<br>$11 = 11 \quad (\text{አቃ)$ | <b>እብ ቁጥር 6 ነተከለ</b><br>$6 - 7 = -1$<br>$-1 = -1 \quad (\text{አቃ})$ | <b>እብ ቁጥር 6 ነተከለ</b><br>$2(6) - 3 = 9$<br>$12 - 3 = 9$<br>$9 = 9 \quad (\text{አቃ})$ |
|  |   |   |

እኔ መሰመሪያ ምልክት ፍታዬ እንተሆሉዋ እኔ ጥሩ እና ከኩዎን በሽከል::

ስለዚ ቁጥር = 6 እንከ ፍታዬ ነውም ምልክት እየ::

ስለዚ ቁጥር = 4፣  $\phi + 5 = 11$ ፣  $\phi - 7 = -1$ ፣  $2\phi - 3 = 9$  ተመዝግበት  
ምልክት እንተሆነ እኩብ ፍታዬዎች ደጋግጣ {6} እየ::

### አገልግሎት ተመዝግበት መሰመሪያ ምልክት

እኔ መሰመሪያ ምልክት የሚፈልጉ መሸመርታ ነቱ መሰመሪያ ምልክት ፍታዬ  
ተመዝግበት መሰመሪያ ምልክት ምልቀጥ የደረሰ:: እነዚ ደጋግጣ ነቱ ተተክለ በአዲ ገዢ::  
እቱ ቁዕሪ ደጋግጣ በስራ ገዢ ምልክት እየ:: እነዚ አስፈላጊ እነዚ ምጥቃዋሚ ተሰጠው  
መባይ ይበላል:: እነዚ ገዢ ተስተካክለ ደጋግጣ እና በስራ ገዢ ተስተካክለ::

### ንጥረት 2.2

ፍታዬ ሲደረሰ ምልክት የሚከተሉ እና በተመቋሙናለም ይረዳታ እስፈርቶ ተመያዙ::  
ቅር ቁጥር ደለየ::

**ሀ.** በተመሃበ:  $\phi - 2 = 4$   
 $\phi = 6::$

**ሐ.** በተመሃበ  $\phi - 3 = 7$   
 $\phi = ?$

**ሻ.** በተመሃበ:  $\phi + 5 = -3$   
 $\phi = ?$

**መ.** በተመሃበ:  $\phi + 2 = -3$   
 $\phi = ?$

## ጥምጥና ተመዝግቷት

**አን 1:** ዘዴዎት ተመዝግኑቱ ማስረታት በጥምና በዕርምና ፊል ፍይነት ቀወል እንተዳሸጊው ወይ እንተተደሰኝ እባካቻ ማስረታት ምምበኩ ለማጠሪ ይሰን::

ይህ ስን ስን ሆኖም ቀወልታት እንተሻሽፍም::

1 ስን ማድማር

$$U = \bar{U} \text{ እንተሻሽጥ } U + \bar{U} = \bar{U} + U::$$

2 ስን ማጥፊል

$$U = \bar{U} \text{ እንተሻሽጥ } U - \bar{U} = \bar{U} - U::$$

**አን 4:** ነዕም አለበት ምልኩታት ፍትሬ::

$$\text{ሀ. } \Phi - 7 = 11 \quad \text{ለ. } \Phi + 3 = -10 \quad \text{ሐ. } \Phi - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

ፍታዙ:-

$$\text{ሀ. } \Phi - 7 = 11$$

$$\Phi - 7 + 7 = 11 + 7 \dots\dots\dots\dots \text{አሁን አልተከር ጥዔ 7 ለምደመጥ}$$

$$\Phi = 18$$

$$\text{ለ. } \Phi + 3 = -10$$

$$\Phi + 3 - 3 = -10 - 3 \dots\dots\dots\dots \text{አሁን አልተከር ጥዔ 3 ለምጥገና}$$

$$\Phi = -13$$

$$\text{ሐ. } \Phi - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\Phi - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \dots\dots\dots\dots \text{አሁን አልተከር ጥዔ } \frac{1}{2} \text{ ለምደመጥ}$$

$$\Phi = 2 \dots\dots\dots\dots \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

**እስተዋስት:** ሰ ቁጥጥ እኩለ እንተሻሽጥ፣ ማስጠቀሱ ምልኩት  $\Phi + \bar{\Phi} = 0$  ነሟች ፊል  
ተመዝግኑ ተሳሣሚው ቀወል ነገሏችኩ ገዢ ለምደመጥ ወይ ካብ አስተኛ ገዢ ለምጥገና  
ፍታዙ ቀወልኩን ነገሏችኩ ሲኖር::

$$\Phi + \bar{\Phi} = 0$$

$$\Phi + \bar{\Phi} - \bar{\Phi} = 0 - \bar{\Phi}$$

$$\text{እስዙ የዚ 'Φ' ማስት ነት ምልኩት ቁጥር ዘዴዎም } \Phi = -\bar{\Phi} \text{ ሲኖር:: አስዙ ነገሏችኩ }\Phi$$

$$\Phi + \bar{\Phi} = 0 \therefore \{-\bar{\Phi}\} \text{ ይሰን::}$$

### መልመድ 2.1

ነውም ገሰብበት መስመራዊ የሚፈጸጥት ፍጥሮች::

$$\begin{array}{lll} 1. \quad \Phi - 2 = 12 & 2. \quad \Phi + 3 = -9 & 3. \quad \Phi - 1 = 12 \\ 4. \quad \Phi + 3 = 2\frac{1}{2} & 5. \quad \Phi - 1 = \frac{3}{2} & 6. \quad \Phi + \frac{5}{2} = 12 \end{array}$$

**መስመራዊ የሚፈጸጥ ማቅረብ በዚ = ስ**

### ንጥረት 2.3

ፍጥሮት ሲደረሰ የሚፈጸጥ ይለዋ:: እነዚህ ፍጥሮት የሚከተሉ እበት በተመቻቸውን ለማሳዣ እስራርርአ ተመያየጠ::

ሀ. በተመሟበት:  $2\Phi = 8$   
 $\Phi = ?$

ሁ. በተመሟበት:  $\frac{1}{2}\Phi = 5$   
 $\Phi = ?$

ጠ. በተመሟበት:  $4\Phi = -20$   
 $\Phi = ?$

፩. በተመሟበት:  $\frac{2}{3}\Phi = 7$   
 $\Phi = ?$

፪. በተመሟበት:  $2\Phi = \frac{1}{8}$   
 $\Phi = ?$

፫. በተመሟበት:  $3\Phi = \frac{3}{7}$   
 $\Phi = ?$

ከብኩም ገሰብበት 2.3 ነዚ ገሰብበት መደምደምታ ማሃበ ይከናል::

**ስብ 2:** ንክስቱን ገዢ ማስፈጸት እና በዘመኑ ስትባዊ ቁልጫ እንተሻሻለስና ወደ እንተመቻልናው እስተኛ ማስፈጸት አምስክ ለመጠቀም ይስና::

ሀ. ስብ ማረጋገጫ

$$U = \frac{1}{\Phi} \quad \text{እንተሻሻለ: } U\Phi = 1\Phi::$$

ጠ. ስብ ማምቻል

$$U = \frac{1}{\Phi} \quad \text{እንተሻሻለ: } \frac{U}{\Phi} = \frac{1}{\Phi} :: (\Phi \neq 0)$$

**እስከ 5:-** ካሱም በስራው መስመራዊ ምዕራታት የተከርድ:

$$\text{ሀ.} \quad 5\Phi = 15 \quad \text{ለ.} \quad \frac{2}{3}\Phi = 8 \quad \text{ሐ.} \quad \frac{3}{5}\Phi = \frac{21}{20}$$

**ፍታዬ:-** **ሀ.**  $5\Phi = 15$

$$\frac{5\Phi}{5} = \frac{15}{5} \dots\dots\dots\dots\dots \text{ከአቻኑ ወጪ } 5 \text{ በምምዋል}$$

$$\Phi = 3$$

$$\text{ለ.} \quad \frac{2}{3}\Phi = 8$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{2}{3}\Phi = \frac{3}{2} \times 8 \dots\dots\dots\dots\dots \text{ከአቻኑ ወጪ } \frac{3}{2} \text{ በምርጫ}$$

$$\Phi = 12$$

$$\text{ሐ.} \quad \frac{3}{5}\Phi = \frac{21}{20}$$

$$\frac{5}{3} \times \frac{3}{5}\Phi = \frac{5}{3} \times \frac{21}{20} \dots\dots\dots\dots\dots \text{ከአቻኑ ወጪ } \frac{5}{3} \text{ በምርጫ}$$

$$\Phi = \frac{7}{4} \dots\dots\dots\dots\dots \frac{5}{3} \times \frac{21}{20} = \frac{7}{4} \text{ ስላምና::}$$

**አስተዋዬ:-** እንተደኝ ህΦ = ፖ (ሁኔታ ሁΦ ∈ ℚ ከምኑ ሂ ≠ 0) ከዚ እና ፖ ተካሉ ጥምርዎች  
አይ አይ ተመዝግበ ተስተዋል ይደረሰ:: የስዕኑ ከስተኞች ይማኑን ዘርማን ገዢ እና  
ምዕራት በ ሲ’ ማያዣቷል እኩ::

**ንእብነት ህΦ = ፖ ጥምርዎች::**

$$v\Phi = \text{ፏ} \dots\dots\dots\dots\dots \text{ጥምርዎች}$$

$$\Phi = \frac{\text{ፏ}}{v} \dots\dots\dots\dots\dots \text{ከአቻኑ ወጪ } v \text{ በምምዋል}$$

$$\text{ስለዚ. } \Phi = \frac{\text{ፏ}}{v} \text{ የተከሱ ምዕራታት } v\Phi = \text{ፏ} \text{ እያ::}$$

$$\text{ምዕራታዊ } v\Phi = \text{ፏ}$$

$$v\left(\frac{\text{ፏ}}{v}\right) = \text{ፏ}$$

$$\text{ፏ} = \text{ፏ} \text{ ፕሮ }\text{ ስላምና እያ::}$$

## መልመድ 2.2

ነውም በሰው መስመራዊ ምልሬታት ፍቻዕና::

$$1. \quad 5\Phi = 35$$

$$2. \quad 7\Phi = 42$$

$$3. \quad 4\Phi = -360$$

$$4. \quad \frac{1}{2}\Phi = 20$$

$$5. \quad \frac{2}{3}\Phi = -16$$

$$6. \quad \frac{4}{7}\Phi = 16$$

$$7. \quad \frac{2}{3}\Phi = \frac{1}{9}$$

$$8. \quad \frac{1}{3}\Phi = \frac{5}{21}$$

$$9. \quad \frac{2}{9}\Phi = \frac{6}{21}$$

**መስመራዊ ምልሬታት ማቅረብ**

ቆዳው ከበላ እና ተስፋዋሪ ጥሩት በጥጥል መስመራዊ ምልሬታት ምፍቻዕና ተማሪርከታዊ:: አሁን ድጋግጣት ለዚህ አገልግሎት የሚከተሉት ምልሬታት በጥጥል መስመራዊ ምልሬታት ምፍቻዕና ክትመሣቸው::

**እስተዋዕስ:** ወን ስን ቁወጣቱ አሳይቷል ነውም::  $v \neq 0$ ፣  $\Phi \neq 0$  ነገሮች ማስፈጸም ምልሬታት ማቅረብ::

$$v\Phi + \Delta = 0 \dots \text{ሀተወካለ}$$

$$v\Phi + \Delta - \Delta = 0 - \Delta \dots \text{ከብ ክልተኩ ጥዢ ለ ማጥመቻል}$$

$$v\Phi = -\Delta$$

$$\frac{v\Phi}{v} = \frac{-\Delta}{v} \dots \text{ክልተኩ ጥዢ ለ } v \text{ ማጥመቻል}$$

$$\Phi = \frac{-\Delta}{v}$$

$$\text{ስለዚህ የሆኑ ምልሬታት } \Phi = \frac{-\Delta}{v} \text{ አይደለም::}$$

**አጠቃላይ 6:-** ፍቻዕና  $4\Phi + 8 = -12$  ይሳይ::

$$\text{ፍቻዕና: } 4\Phi + 8 - 8 = -12 - 8 \dots \text{ከብ ክልተኩ ጥዢ } 8 \text{ ማጥመቻል}$$

$$\frac{4\Phi}{4} = \frac{-20}{4} \dots \text{ክልተኩ ጥዢ } 4 \text{ ማጥመቻል}$$

$$\Phi = -5::$$

የሆኑ አይደለም::

$$4(-5) + 8 = -12 \dots \text{አብ ክንዲ } \Phi = -5 \text{ የሆኑን }$$

$$-20 + 8 = -12 \dots \text{አንቀጽ }$$

$$-12 = -12 \dots \text{አይደለም::}$$

$$\text{ስለዚህ } \Phi = -5 \text{ ፍቻዕና } \Phi = -5 \text{ የሆኑን }$$

**አበ:-መስመርያዊ ምծራታት እንተንፋታለ ነው በለም አስፈላጊ አማካት ገዢታለ::**

1. ንብረቱ ገዢ እና ምርጥ ቅድመ ቁልፍ በሚደማር ወደ በሚገኘው ፍቃድ ከይተፈሰው ተተክና ምርከባል::
2. ንብረቱ ገዢ እና ምርጥ ቅድመ ቁልፍ በሚገባው ወደ አይ በዘመኑ ቁልፍ በሚመቻል ፍቃድ ከይተፈሰው ተተክና ምርከባል::

**ឧነት 7:-** ፍቃድ  $\frac{2}{3}\Phi + 3 = 11$  ይለየ::

**ፍታት:-**  $\frac{2}{3}\Phi + 3 = 11$

$$\frac{2}{3}\Phi + 3 - 3 = 11 - 3 \quad \text{.....} \text{ከዚህ የሚከተሉ የ } 3 \text{ ስምምነት}$$

$$\frac{2}{3}\Phi = 8$$

$$\frac{3}{2} \times \frac{2}{3}\Phi = \frac{3}{2} \times 8 \quad \text{.....} \text{ከዚህ የ } \frac{3}{2} \text{ ስምምነት}$$

$$\Phi = 12::$$

### ሙሉዣና 2.3

**አቶታት 1ን 2ን በቃልከጥ መልሰ::**

1. አበ አስፈላጊ ምծራታት ወጪ ቅድመ ይለየ::

**ሀ.**  $\Phi + 12 = -4$       **ሐ.**  $2\Phi + 6 = 16$

**ሁ.**  $3\Phi - 6 = 3$       **ወ.**  $4\Phi - 20 = 4$

**ሸ.**  $12\Phi + 20 = 104$       **ሻ.**  $11\Phi + 110 = -11$

**ሻ.**  $23\Phi + (\Phi + 4) = 28$       **ቁ.**  $100\Phi + 100 = 100$

2.  $3\Phi + 52 = -5$  እንተኩለና ወጪ  $4\Phi - 2$  ክንደረጋ ይከመኗ?

3.  $8\Phi - 7 = 1$  እንተኩለና ወጪ  $3\Phi + 1$  ክንደረጋ እየ?

4. ፍቃድ እናም አስፈላጊ መስመርያዊ ምծራታት ይለየ::

**ሀ.**  $\Phi + 24 = -13$       **ሐ.**  $\Phi - 8 = 30$

**ሁ.**  $6\Phi = 18$       **ወ.**  $3\Phi = 15$

**ሸ.**  $24 + \Phi = -24$       **ሻ.**  $3\Phi = -4$

**ሻ.**  $2\Phi + 5 = 20$       **ቁ.**  $7\Phi - 3 = 4$

**ቁ.**  $3\Phi - 6 = 9$       **ተ.**  $4(\Phi - 8) = 26$

**ተ.**  $\frac{4\Phi - 2}{2} - \Phi = 12$       **ሻ.**  $10\Phi + 11 = 41$

**ሻ.**  $3\Phi + 2 = -7$       **ሻ.**  $4(\Phi - 5) + 2\Phi = -26$

**ሁ.**  $8\Phi - 10 = 14$

## መሰመራዊ ምልሬታት ገዢነት ቅል ግድላት ምኖች

ከሳሽ ሲሆን አዲ ተተክለ ለለምዶ መሰመራዊ ምልሬታት ከመይ ከምዘናትና እናረአና መግእር እና:: አብዛኛውን መሰመራዊ ምልሬታት እብ ዕለታዊ መነበረዎች ከመይ ከምእንጥቀመለዎም ክንርኢ እና::

ቅድመኛ እኩ ስራው ቅል ግድል ምሰራ-ኩና ግኝ እነዚህ በስዕስ ጽጥራታት ጽርአ::

### ንጥራት 2.4

#### 1. ቅ በኩነት ቅዱስ እኩ::

- ሀ.** የይሁ. ቅዱስ እኩ ስላለተ ዕዕስ በዕስተዋ ከመይ ይገለል?
  - ለ.** ይመር ስላለተ ዕዕስ የይሁ. በዕስተፈልጉ ቅዱስን 20ን፡ 80 እኩ:: እኩ ግድል በመልካዕ ምልሬታት ቁሳቸው::
  - ሐ.** እብ ለ ክብ በዕስተዋ ምልሬታት እኩ ቅዱስ ክንደጋጌ ምንኛነት ይለየ::
  - መ.** እኩ ግድል ጽጥራታት በተመቻቻልዎም መግለጫት በቃድም ስጥብ አቅምበት::
- 2.** ይመር 4ን ዕዕስ አዲ በዕስተፈልጉ ቅዱስን 50 እኩ:: እኩ ቅዱስ ክንደጋጌ እኩ? ወጥኑትኩም ይመኛ እረጋግዥ::
  - 3.** ይመር አዲ በዕስተፈልጉ ቅዱስን 24ን፡50 እኩ:: እኩ በዕስተፈልጉ ቅዱስ በምርካብ ወጥኑትኩም እረጋግዥ::
  - 4.** ክብ አዲ በዕስተፈልጉ ቅዱስ 10 እንትነገድል 15 ንረብበ:: እኩ በዕስተፈልጉ ቅዱስ ክንደጋጌ እኩ?
  - 5.** ይመር 10ን ዕዕስ አዲ በዕስተፈልጉ ቅዱስን 12 እንተኩይኙ:: እኩ በዕስተፈልጉ ቅዱስ ይለየ::

ከበዕለ ጽጥራታት እኩ መሰመራዊ ምልሬታት በምጥቃም ቅል ግድል ከመይ ከምትራራትኩ ተቀብዕበኩም ትኩነት::

እስተኛ ነው በስዕስ እባለታት ሪፖርት::

**አጠቃላይ:-** አዲ መተካለ ማይ ገዢ ገዢ 20 ለተር ማይ ይከበ:: እኩ ገዢ ክሳሽ ክብ  
ሁክኩል  $\frac{2}{5}$  ክፍለ ማይ እንተካለ ትክመልክ ክንደጋጌ ለተር ይተር::

**ፍታው:-** እኩ ገዢ ጽምምነት 'F' ለተር ማይ ይተር::

እኩ ገዢ 20 ለተር ማይ ክሳሽ ይክኩል:: አብዛኛው ለሌሎች ግኝ  $\frac{2}{5}(20)= 8$

ለተር ጥሩበ እኩ:: እኩ ክመልክ ክንደጋጌ ከምዝተርጓሜ ጽምርአይ::

$$\Phi + 8 = 20$$

$$\Phi = 12$$

ስለዚ እኔ ገንዘብ ዓምሮችን 12 ላትር ማረጋገጫ የደረሰው::

**ከበኩሉ 9:-** ከዚ 4 ዕዕቅ ፊይ ቁዕሪ፣ 20 እንተካድላዋ 40 ደተርፍ:: እኔ ቁዕሪ ክንደረጋ እየ?

**ፍታዬ:-** እኔ ሆኖተፈለጉ ቁዕሪ 'Φ' እንተካድለኝ:: እርባዕተ ዕዕቅ ማለት 4Φ እየ::

$$\text{ስለዚ } 4\Phi = 20 = 40$$

$$4\Phi = 60 \dots \text{ከአቻኝ የ } 40 \text{ በምድመግ}$$

$$\Phi = 15 \dots \text{ከአቻኝ የ } 10 \text{ በ } 4 \text{ በምምዋል}$$

እኔ ሆኖተፈለጉ ቁዕሪ 15 እየ::

**ከበኩሉ 10:-** ከዚ 4-ጠማ 47 ዓመት ገዢዎች:: ዕድሜው ከዚ ዕዕቅ ዕድሜ 4-ጠማ በ 5 ነበዚ እንተካድለኝ ዕድሜ 4-ጠማ ክንደረጋ እየ?

**ፍታዬ:-** ዕድሜ 4-ጠማ 'Φ' ዓመት እየ ገበል::ስለዚ ዕዕቅ ዕድሜ 4-ጠማ = 2Φ ይቻዱ::

የዚ አሁን 47 ዓመት እየ:: እነዚ ከዚ ዕዕቅ ዕድሜ 4-ጠማ በ 5 ወጪ ማለት በምድራት እንተማለወ

$$2\Phi + 5 = 47$$

$$2\Phi = 42 \dots \text{ከአቻኝ የ } 5 \text{ በምዝካር}$$

$$\Phi = 21 \dots \text{ከአቻኝ የ } 10 \text{ በ } 2 \text{ በምምዋል}$$

ስለዚ ዕድሜ 4-ጠማ 21 ዓመት እየ::

**በለ.** በመስጠረዥ ማስረጃ አይነት ቀን ቅድሞ ነው እና የሚፈልጉ አይነት ቀን ቅድሞ ስምምነት ነው::

1. ካና ቅድሚያ በመንበብ ማረዳኝ;
2. ካና ሆኖተፈለጉ ቀኑ ቅ'ቀ' ማትከኝ;
3. በመስረጃ እና ቀኑ ቅ'ቀ' ማተቀበ አይነት መስጠረዥ ማስረጃ ማስረጃ;
4. እና መስጠረዥ ማስረጃ የሚ ቅድሚያ ወደ የሚ ቅድሚያ ወደ የሚ ቅድሚያ;
5. ፊቃዬ ማረጋገጫ::

### ሙሉሙሉ 2.4

**1. ነጥሮ አሰሳበ መስመራዊ የጤናታት ፍቻዎች**

- |                             |                             |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>ሀ.</b> $\Phi + 10 = -15$ | <b>ለ.</b> $\Phi + 12 = 18$  | <b>ሐ.</b> $h - 7 = 3$        |
| <b>ወ.</b> $10 = \Phi - 10$  | <b>ደ.</b> $7v - 4 = 10$     | <b>ወ.</b> $2\Phi + 7 = -11$  |
| <b>ሻ.</b> $-21 = 6\Phi + 9$ | <b>ቀ.</b> $26 = 3\Phi - 1$  | <b>በ.</b> $10 + 5\Phi = 15$  |
| <b>ተ.</b> $2\Phi - 6 = 4$   | <b>ቁ.</b> $5\Phi + 8 = 3$   | <b>ኩ.</b> $3\Phi + 6 = 6$    |
| <b>ሻ.</b> $4\Phi - 12 = 12$ | <b>ሻ.</b> $6\Phi - 6 = -6$  | <b>ዘ.</b> $12 = 2\Phi - 4$   |
| <b>ወ.</b> $2\Phi + 3 = -3$  | <b>ወ.</b> $8\Phi - 16 = 24$ | <b>ዘ.</b> $7h + 14 = -7$     |
| <b>ዘ.</b> $3w + 3 = 6$      | <b>የ.</b> $2b + 12 = 2$     | <b>የ.</b> $20 = -20 + 2\Phi$ |
| <b>ሻ.</b> $4v - 19 = 5$     | <b>ት.</b> $6 + 2b = 18$     | <b>ወ.</b> $6\Phi - 21 = 27$  |
| <b>ወ.</b> $h - 7 = 3$       | <b>ሻ.</b> $8\Phi - 4 = 4$   |                              |

**2. ይመጣ ካላት ተሽታዎች አውንታ እንተይሩት 79 እያሱ ነጥሮ ቁዕርታት ይለያ::**

**3. ይመጣ ካላት ተሽታዎች ሆኖተገመሰቱ ቁዕርታት 8 እያሱ ነጥሮ ቁዕርታት ይለያ::**

**4. ካብ 3 ዕዕሜ አይ ቁዕር 16 እንተነድለው 20 ይተርፍ:: እኔ ቁዕር ክንደይ’የ?**

**5. ይመጣ 10ን ሰላለት ዕዕሜ በኋንነ ቁዕርን 60 እንተነይሩ:: እኔ ቁዕር ክንደይ’የ?**

**6. ይመጣ ሰላለት ተሽታዎች አውንታዊ እንተይሩት 12 እንተነይሩ:: ነጥሮ ቁዕርታት ይለያ::**

**7. ካብ አመ-ሽተ ዕዕሜ አይ ቁዕር 1 እንተተካልና 9 ጊዜአበ:: እኔ ቁዕር ክንደይ እያ?**

**8. ካላት ዕዕሜ ነጥሮ ወ/ሮ 39.07 ካብ ነጥሮ ወ/ሮ ለተይ በ 100 በበለዱ እያ:: እንተደኝ ነጥሮ ወ/ሮ ለተይ 600 ካይኝ ነጥሮ ወ/ሮ 39.07 ክንደይ እያ?**

**9. አይ ክንታል ይ-ከና የጥቃቶም ይርከብ ካብ በንብረ የህርት በ5 ክንታል ይውስታ:: ሰላለት ክንታል ይ-ከና በተመቻሙ አረስታይ 45 ክንታል የህርት እንተረከብ ይ-ከና እንተዘረተዋም ክንደይ ክንታል የህርት የወጪ ነይሩ?**

## 2.2 ምርጫት መሰመራዊ አምስክታት

### ቁጥሮች ቁጥር

|               |           |
|---------------|-----------|
| ⇒ መሰመራዊ አምስክት | ⇒ እናብ ፍቃት |
| ⇒ አገልግሎት ቅዱዎች | ⇒ ቅዱዎች    |

እብዚ, የአዲ ስልሳ እና ስ < ; > ; ≤ ወይ ≥ አንቀጽ መሰመራዊ አምስክታት ምርጫት ክንመሂር እና፡ የአብነት  $\phi + 3 > 5$ ;  $2\phi - 6 \leq \phi + 1$  አምስክታዊ አገልግሎት መለያ አገልግሎት እያሆ:: እና ቁጥሮች ምምግኘት ንዑስ ነበደበት ጥሩ:: እናተመያየተው ለርሱ::

### ንጥረት 2.5

ከብ 1-3 የዘላዎ አምስክታት ክብ በተመሳሳይ ወጪዎች ቁ መልሰ ክኩኩ በሽልል ምርጫት እና ማለት እንታይ ማለት ክምህኩኩ ተመያየተ::

1.  $7\phi - 8 > 0$     ፩.  $\phi = 2$     ፻.  $\phi = -1$     ፼.  $\phi = 1$     ፾.  $\phi = -2$

2.  $\phi + 12 < -4$     ፩.  $\phi = -5$     ፻.  $\phi = -6$     ፼.  $\phi = -17$     ፾.  $\phi = -3$

3.  $0 \leq \frac{\phi+4}{5} < 2$     ፩.  $\phi = -8$     ፻.  $\phi = -2$     ፼.  $\phi = -5$     ፾.  $\phi = 7$

4. ክብዚ ነበደበት መሰመራዊ አምስክታት ክኩኩ በምዋሌ እብ መልሰኩ ተመያየተ::

፩.  $6 \geq 10$

፻.  $12 > 4$

፼.  $\phi > 4$

፾.  $12 = 12$

፻.  $\phi < -10$

፼.  $\phi + 2 > 4$

፩.  $\phi - 6 < 5$

፻.  $2\phi + 4 = 6$

፼.  $2v^2 - 30 \geq 6$

፩.  $3\phi + 1 \leq 10$

፻.  $v\phi - 5 \geq 2\phi^3$

፼.  $6\phi + 3 < 11$

፩.  $4 \leq 2 + \phi$

፻.  $\phi + 5 > -6$

፼.  $0 \leq 2\phi + 6$

፩.  $12m - 34 \geq -6$

5.  $10 < 12$  የሚኩኩ መሰረት በምግባር ንዑስ ነበደበት አገልግሎት ተመያየተ::

፩.  $10 + 3 < 12 + 3$  አቅድ ይኖ? ጥምናቸው?

፻.  $10 - 14 < 12 - 14$  አቅድ ይኖ? ጥምናቸው?

፼.  $4 \times 10 < 4 \times 12$  አቅድ ይኖ? ጥምናቸው?

- iii.**  $\frac{10}{2} < \frac{12}{2}$  አቅርብ ይኖር? ጽምንታይ?
- iv.**  $-2 \times 10 < -2 \times 12$  አቅርብ ይኖር? ጽምንታይ?
- v.**  $\frac{10}{-2} > \frac{12}{-2}$  አቅርብ ይኖር? ጽምንታይ?
- vi.** ከበሮም እብ ለዕለ በስራው ከተማው አንታይ ተረዳእነዋል?
- vii.** እብ አዲ ማረጋገጫ 3 ከ.ግ 0.3 እብቱ በርም ስሳኑ ማረጋገጫ 2 ከ.ግ 0.3 ይመጣል፡ የሚናገሩት ስሳኑ ማረጋገጫ እንተሟላየም፡ እቱ ማረጋገጫ ማሳደሩ አይከናድ፡ በዘመስረት ነውም በልቦ አቅርቡ መልሰለ፡፡
- viii.** ፍብ ከልተክ ገዢ እቱ ማረጋገጫ 2 ከ.ግ 0.3 እንተወስኩበዋል፡ በበዝካና በ.ን በፊሁና አያይደለ እኝ? በርም ይ የማና?
- ix.** ከብ ከልተክ ገዢ 1 ከ.ግ 0.3 እንተአልፏልናለ፡ በዛዕባ እቱ ማረጋገጫ እንታይ ተብሎ? በበዝካና በ.ን በፊሁና ስሳኑ አያይደለ እኝ? በርም ይ የማና?
- x.** እቱ መጀመርታ በተቀመጥ በ.ን ዕዳ እንተገርጻዋ ከልተክ ገዢ እንታይ ይኩወን? (አያይደለ ገዢ በበዝካና በ.ና አለዎ?)
- xi.**  $\frac{1}{3}$  ከ.ግ 0.3 ከብ ከልተክ ገዢ እንተአልፏልናለ፡ በዛዕባ እቱን ስሳኑታት ማረጋገጫን እንታይ ተብሎ?
- xii.** በዛዕባ እቱ እብ ለዕለ በተገለዥ በፍላይ እብ ምድርግር ይ እብ ምትናልን ምርመራን በፊሁና ዓይነት ከ.ግ እንታይ መደምደምታ ተሆነ?
- 7.**  $\Phi + 6 > 24$  እንተነሱ፡
- i.** ፍታሬ ማረጋገጫ  $\Phi + 6 > 24$  ከነዚ በኋላለ፡ ከልተ ቁዕሪታት ደዕኩ፡፡ መልስኩም ይመጣል መቻቻጥተዋል፡፡
- ii.**  $\Phi > 18$  በኋላለ፡ ምትናንያት ተመያየጠለ፡፡
- iii.**  $\Phi > 18$  እብ ሂንፃዬ ቁዕሪ አርሱ፡፡

**ተጨማሪ 4:-** በኋላ ቅዱ ተተክና መሰመራዊ አጠቃላይ በዘመስረት በዘመስረት ተመያየጠለ፡፡

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. $\cup\Phi + \hat{n} > 0$    | 2. $\cup\Phi + \hat{n} < 0$    |
| 3. $\cup\Phi + \hat{n} \leq 0$ | 4. $\cup\Phi + \hat{n} \geq 0$ |

እብዚ ሆኖ ስን ስን ከዚ ቁዕሪታት እንተነሱ በ ≠ 0 እኩ፡፡

### አግታት ተሳታሪ መሰመራዊ አጥል

ወጪታት ማረጋገጫ ማስታወሻ እኩ አጥል አቅርብ ቁዕሪታት ከለም የሚከተሉ የሚከተሉ እኩ አጥል ይጠናል፡፡

እኩብ ፍቃድ መሰመራዊ አምስት በዘመኑ ከቅዱ ሆኖ እንደለ እባላት አለውም:: እነዚህ እኩብ ፍቃድ እበት ስጋፍ ቁልጋ ከቅሙ ይስኩለ እያሆ::

## ንጥረት 2.6

1.  $5 > 2$  ፍቃድ ይሆ? ጽግሮንታይ? እነዚህ በሰሌጣን ይመግኘ ፍቃድ ወይ ተረጋግጧም ተመያየጠ::

  - ሀ.**  $(5 + 3) > (2 + 3)$  ..... **ንከልተኝ ገዢ 3 ጽዕስና**
  - ለ.**  $(5 - 3) > (2 - 3)$  ..... **ካብ ካልተኝ ገዢ 3 ጽዕስ**
  - ሐ.**  $(5 \times 3) > (2 \times 3)$  ..... **ካልተኝ ገዢ 13 ንርብስ**
  - መ.**  $\frac{5}{3} > \frac{2}{3}$  ..... **ንከልተኝ ገዢ 13 ጽዕስቂል**

2.  $5 > 2$  ፍቃድ እንተካይ እነዚህ በሰሌጣን ፍቃድ ወይ ተረጋግጧም ፍለያ::

  - ሀ.**  $5 + (-3) > (2 + (-3))$       **ለ.**  $5 - (-3) > 2 - (-3)$
  - ሐ.**  $5 \times (-3) > 2 \times (-3)$       **መ.**  $\frac{3}{-3} > \frac{2}{-3}$

3. እበት ፍቃድ አምስት እነዚህ በሰሌጣን በምግባርና እበት አምስት በመጀክት ለመጠና እንታይ እያ ተብሎ?

  - ሀ.** ጽከልተኝ ገዢ እብ አምስት አምስት አዋጅታዊ ቁልጋ ወይ ወጪ የሚከና
  - ለ.** ጽከልተኝ ገዢ እብ አምስት በአምንታዊ ቁልጋ ወጪ የሚከና
  - ሐ.** ጽከልተኝ ገዢ እብ አምስት በአለታዊ ቁልጋ ወጪ የሚከና

### ጠብቃት አምስት

ከብ ጽጥረት 2.6 ነው በሰሌጣን መቆምናምታ የሚገበ ይከናል::

**አን 3:** የከልተኝ ገዢ አምስት ቁልጋ የሚከና ቀበሌ እንተቀሱሱና ወይ እንተከናና ያሟቸ አምስት ማስከት አይቻቀና::

እኩብ ጽዕስና ቀበሌ በስራ ማስከት ማስከት ቀበሌ::

$5 < 8$  እንተካይ ህ + ህ < ህ + ህ እኩብ ጽዕስና ህ - ህ < ህ - ህ::

$5 > 8$  እንተካይ ህ + ህ > ህ + ህ እኩብ ጽዕስና ህ - ህ > ህ - ህ::

**አስተያየት 1:-** ፍቃድ ህ + 3 > -7 ፍለያ::

**ፍቃድ:-**  $ሁ + 3 > -7$

$ሁ + 3 - 3 > -7 - 3$  ..... **ካብ ካልተኝ ገዢ 3 በምግባል**

$ሁ > -10$

ስለዚህ ፍቃድ እኩብ አምስት  $ሁ > -4 ::$

- አን 4:** **ሀ.** ከሰተኞች ገዢ እና አምልክት በከሂደ ፍቃድ እውነት አውጥቷል በዚሁ እንተከፈረበባልኝ  
እንተመቋቃልኝ ማስቀት እና አምልክት አይችለሁ::  
ንዘዴኑ ቁልፍታት ሆኖ ስለ ዘመኑ አውጥቷል በዚሁ::

$$U < \bar{U} \text{ እንተሻሸጊ ሁኔታ } < \bar{U} : \frac{U}{\bar{U}} < 1 ::$$

$$U > \bar{U} \text{ እንተሻሸጊ ሁኔታ } > \bar{U} : \frac{U}{\bar{U}} > 1 ::$$

- ሐ.** ንዝሰተኞች ገዢ እና አምልክት በከሳሽ ቁልፍታት በዚሁ እንተከፈረበባልኝ መሬ እንተመቋቃልኝ  
ማስቀት እና አምልክት አገልግሎት ይችለሁ::  
ንዘዴኑ ቁልፍታት ሆኖ ስለ ዘመኑ አገልግሎት በዚሁ::

$$U < \bar{U} \text{ እንተሻሸጊ ሁኔታ } > \bar{U} : \frac{U}{\bar{U}} > 1 ::$$

$$U > \bar{U} \text{ እንተሻሸጊ ሁኔታ } < \bar{U} : \frac{U}{\bar{U}} < 1 ::$$

### እጋዣ 2:- ነጥሮ በስራው አምልክታት ፍቃድ

$$\text{ሀ. } 2\Phi - 1 < 13$$

$$\text{ሐ. } \frac{\Phi - 2}{3} < 7$$

ፍቃድ:- **ሀ.**  $2\Phi - 1 < 13$

$$2\Phi - 1 + 1 > 13 + 1 \dots\dots\dots \text{እጋዣ ከላቸዎ ወ 1 በጥምር}$$

$$2\Phi < 14$$

$$\frac{2\Phi}{2} < \frac{14}{2} \dots\dots\dots \text{እጋዣ ከላቸዎ ወ 2 በጥምር}$$

$$\Phi < 7$$

$$\text{ሐ. } \frac{\Phi - 2}{3} < 7$$

$$3\left(\frac{\Phi - 2}{3}\right) < 3 \times 7 \dots\dots\dots \text{እጋዣ ከላቸዎ ወ 3 በጥምር}$$

$$\Phi - 2 < 21$$

$$\Phi - 2 + 2 < 21 + 2 \dots\dots\dots \text{እጋዣ ከላቸዎ ወ 2 በጥምር}$$

$$\Phi < 23$$

**እስከ 3:-** ከብ ስለዚህ ዕቃው ሲደረግ በመተኩለበት ቁልጋ 12 እንተካገኘልና ወ-ዕኑቱ ከብ 24 በንእነ እንተኩያይ ወጪ ተስፋል::

**ፍታዬ:-**  $3\phi - 12 < 24$

$$3\phi - 12 + (12) < 24 + (12) \dots \text{ዝከራተኝ ጽሑፍ } 12 \text{ በጥምር}$$

$$3\phi < 36 \dots \text{እንተኩያይ}$$

$$\phi < 12 \dots \text{ዝከራተኝ ጽሑፍ } 12 \text{ በ } 3 \text{ በጥምር}$$

ስለዚህ እኔ ፍታዬ  $\phi < 12$  ከይሆን ከብ አንቀጽ ቁልጋ በኩምና በስራው ይችማዋል::



### በኩል 2.1

**እስከ 4:-** ከብ እኩብ  $\{1 : 2 : 3 : 4\}$  ፍታዬ  $8\phi - 12 > 9$  ይለየ::

**ፍታዬ:-** እባላት እኔ እኩብ ከብ ተስፋል በጥምትኩል:: ነኔ እምበራት ሂሳብ በንብረቱ ፍታዬ ይችማ::

$$8\phi - 12 > 9 \dots \text{ዘተው-ሂቦ::}$$

$$8\phi - 12 + 12 > 9 + 12 \dots \text{ዝከራተኝ ጽሑፍ } 12 \text{ በጥምር::}$$

$$\frac{8\phi}{8} > \frac{21}{8} \dots \text{ዝከራተኝ ጽሑፍ } 12 \text{ በ } 8 \text{ በጥምር::}$$

$$\phi > 2\frac{5}{8}$$

እኔ ማለት ወጪዎች ተስፋል ከብ 2 ዘመኖች ማለት ስለዝርዝር ከብዚ.

ዘተው-ሂቦ እኩብ ነኔ እምበራት ፍታዬ በኩምና  $\{3:4\}$  እኩ::

**እስከ 5:-** ፍታዬ  $-5\phi + 6 < 11$  ይለየ::

**ፍታዬ:-**  $-5\phi + 6 < 11 \dots \text{ዘተው-ሂቦ}$

$$-5\phi + 6 - 6 < 11 - 6 \dots \text{ዝከራተኝ ጽሑፍ } 6 \text{ በጥምር::}$$

$$-5\phi < 5$$

$$\frac{-5\phi}{-5} > \frac{5}{-5} \dots \text{ዝከራተኝ ጽሑፍ } 6 \text{ በ } -5 \text{ በጥምር::}$$

$$\phi > -1$$

ዝተው ከብ ስለዚህ ዕቃው መግለጫ  $< \omega$   $> \omega$   $\leq \omega$   $\geq \omega$  እኩዎች እኩዎች የጥምር እኩዎች እኔ እምበራት ፍታዬ ተመሳሳይ እኩ::

$$\diamond \quad v \leq \lambda \text{ እንተኩያይ } v + \Delta \leq \lambda + \Delta::$$

$$\diamond \quad v \geq \lambda \text{ እንተኩያይ } v + \Delta \geq \lambda + \Delta::$$

ቀጥለው የዘመኑ እኩዎች እኩዎች::

**እስከ 6:-**  $\frac{-2}{3}\Phi \leq 21$  ቅጥዬ::

**ፍታት:-**  $\frac{-2}{3}\Phi \leq 21$  ..... **ሀተወያዥ**

$$3 \times \frac{-2}{3}\Phi \leq 3 \times 21 \quad \dots \dots \dots \text{ከልተኩ. ጭዕስ የ 3 ማምርባዎች}$$

$$-2\Phi \leq 60$$

$$\frac{-2\Phi}{-2} > \frac{60}{-2} \quad \dots \dots \dots \text{ከልተኩ. ጭዕስ የ -2 ማምጥዋል}$$

$$\Phi > -30$$

**እስከ 7:-** ቅጥዬ አጠቃላይ ስለዚህ የ 7Φ + 3  
4 ≥ 6 ድረሱ::

**ፍታት:-**  $\frac{7\Phi + 3}{4} \geq 6$  ..... **ሀተወያዥ**

$$4 \times \left( \frac{7\Phi + 3}{4} \right) \geq 4 \times 6 \quad \dots \dots \dots \text{ከልተኩ. ጭዕስ የ 4 ማምርባዎች}$$

$$7\Phi + 3 \geq 24$$

$$7\Phi + 3 - 3 \geq 24 - 3 \quad \dots \dots \dots \text{ከብኩ አልተኩ. ጭዕስ 3 ምንክ}$$


$$7\Phi \geq 21$$

$$\frac{7\Phi}{7} \geq \frac{21}{7} \quad \dots \dots \dots \text{ከልተኩ. ጭዕስ የ 7 አንቀጽዋል}$$

$$\Phi \geq 3$$

ስለዚህ ቅጥዬ አካባቢ = {Φ : Φ ≥ 3}

አካባቢ አንቀጽ ቁልጻ አንቀጽ ቁልጻ የ 3 አካባቢ ያመሳሉ::



### በኩሉ 2.2

### ሙስመራዊ 2.5

1. አሰራር መስመራዊ አጠቃላይ ቅጥዬ::

A.  $\Phi + 5 > 13$

B.  $\Phi - 8 < 4$

C.  $6\Phi + 12 < 24$

D.  $6\Phi - 8 > 16$

E.  $7\Phi - 2 < -16$

F.  $10\Phi + 15 \leq 25$

G.  $6\Phi + 12 > 10$

H.  $3\Phi + 14 < 5$

I.  $6\Phi + 5 \geq 19$

J.  $3 + 4\Phi > 15$

K.  $6\Phi - 12 < -12$

L.  $3\Phi + 27 > 21$

2.  $4\Phi - 8 \geq 24$

**ሀ.** የቃይሮ ስጥበት እና ፍቃድ መብርሃን ማስረጃ::

**ለ.**  $4\Phi - 8 \geq 24$

**ሐ.**  $4\Phi - 8 + 8 \geq 24 + 8$

**ዕ.**  $4\Phi \geq 32$

**ወ.**  $\Phi \geq 8$

**ሰ.** እና ፍቃድ ተመሳሳይ የቅርቡ ቁልጻ እና ተግባራ ቁልጻ እና ተግባራ::

3. ከዚ አካላት  $v = \{-3; -2; -1; 0; 1\}$  ፍቃድ  $2\Phi + 4 \geq \Phi + 3$  ያለዋ::

4. ነውም አስፈላጊ እምበራታት በምፍቃድ ወጪ 'Φ' ከዚ አንቀጽ ቁልጻ እና ተግባራ::

**ሀ.**  $2\Phi + 23 > 41$

**ለ.**  $(4\Phi - 6) \leq -86$

**ሐ.**  $25\Phi - 4.5 \geq 8.5\Phi + 7.5$

**ወ.**  $4(2\Phi + 3) > 3$

5. ከዚ አይ ሆኖተፈልጉ ቁልጻ 4 እንተተካልናለሁ ወጪዎች ተከተሉ 6 ይችው::

**ሀ.** እና ግዳለ በሙሉ እምበራታት ይከና::

**ለ.** ፍቃድ እና እምበራታት ያለዋ::

6. ይመግሩ 2ን ዕቂዱ አይ ሆኖተፈልጉ ቁልጻን ለወጪ 8 እያ::

**ሀ.** እና ግዳለ በሙሉ እምበራታት ይከና::

**ለ.** ፍቃድ እና እምበራታት ያለዋ::

7. ነውም አስፈላጊ በጥቃት በምኑኩንድ በተመሳሳይ ጥቃት እና ዓምዶች  $v$  : ከልአት ይመግሩ እና ዓምዶች ለ አለው በምስራት መልሰነዱ እረአለዋ::

**ሀ**

1  $2\Phi + 15 = 29$

2  $10\Phi + 9 = 0$

3  $2(3\Phi + 1) + \Phi = 23$

4  $2\Phi + 19 < 5$

5  $(\Phi - 2) + 3\Phi - 2 \geq 12$

6  $2\Phi + 5(3 - 4) \geq 5 + \Phi$

**ለ**

1  $3\Phi - 10 = 11$

2  $3(33\Phi + 4) + \Phi = 1$

3  $5(2\Phi - 5) - 5 = 0$

4  $55\Phi + 8 < 27$

5  $15 < 6\Phi - 9$

6  $7\Phi + 4(2\Phi - 10) > 359$

8. ህልኩ በC 38 ሲሆን 1 ከላው ማግኘት የ አተረፈ ደማ እናንሰ ከተደደገለ ይፈጸም  
ዋጋ 1 ከላው እናንሰ በC 10፣ ውጋ 1 ከላው ማግኘት በC 8 እንተከይና፣ ህልኩ  
ከንደይ ከላው እናንሰ ከተደደገለ ትክክል?
9. ደዋጥ አብ አድራሻ መርካሪ በC 500 አብ ባንክ ዓይነቶች፡ ገንዘብ ከወጪ እናተደለም  
ኩወጪ አብቱ ባንክ እንተወካደ በC 200 ከወጪ እለም፡ አብ ስሙን በC 25  
እናወጪ እንተተመቁመ፡
- ሀ. ነዕስ ባንክ እምበራት መሰራቱ
- ለ. ደዋጥ ጥቅምት ስሙን አብ ባንክ ገንዘብ ከወጪ ይከናወል?



## መጠቃለ መልመዳ ምልኩ 2

1. ፍቃድ ነስዕስ መሰራቱ ምልኩታት ይፈጸም፡

ሀ.  $3m - 12 = 24$

ለ.  $15h + 20 = 35$

ሐ.  $4 + 5m = -21$

መ.  $8k - \frac{5}{4} = \frac{7}{4}$

ፋ.  $3(2 + m) = -6$

ሐ.  $4(3\Phi - 3) = 12$

ሕ.  $6\Phi - 9 = 15$

መ.  $\frac{10\Phi + 2}{3} = 4$

2. ፍቃድ ነስዕስ መሰራቱ ምልኩታት አብቱ ተዋሂወ ነለው እኩለ ይፈጸም፡

ሀ.  $20\Phi - 23 = 17$

ለ.  $\{ -2; -1; 0; 1; 2 \}$

ሐ.  $35 + 21\Phi = 35$

መ.  $\{ -3; -2; -1; 0 \}$

ሐ.  $2\Phi + 3 = 13$

ሀ.  $\{ 6; 5; 4 \}$

መ.  $4\Phi - 10 = 2$

ለ.  $\{ 1; 2; 3; 4 \}$

3. ደማግኘ ማስቀመጥ የ 8ን 24 ደንብ የ አገልግሎት እና ቀበሌ ከንደይሸፍ?

4. ገዢ አድራሻ ቀበሌ ከልተ እምበራት እና ቀበሌ እንተወካለኝል 22 ደንብ የ አገልግሎት እና ቀበሌ ከንደይሸፍ?

5. ደማግኘ ለለስተ ተሽተቷል፤ እምበራት እንተቻለት 24 እና፡ እያም ቀበሌታት መን መንግሥም?

6. አዲ መከና ብሔር ስብ እብ ወርሃብ በር 500 ደንብዬ:: በተወስኑ እብ አድራሻው መሰማ አገኘ; መከና በር 2000 ደንብዬ:: እብ አዲ ዓመታት በር 100,000 የሽያጭ ክንደጋጌ ብሔር መከና ብሔር ያግባለ?
7. ነኔ አዲ ፈከታንግል 3 ዕቂል ወርዳና ደንብዬ:: ዝርዝር አቶ ፈከታንግል 24 ስ.ሜ እንተኩይኑ ነኔን ወርዳና እቶ ፈከታንግል ያለየ::
8. በስራው መሰማረዋ አምስክት ፍጥነር::
- |   |   |
|---|---|
| <b>ሀ.</b> $\Phi - 3 > 4$                  | <b>ሳ.</b> $\sigma + 12 < -10$                       |
| <b>ሁ.</b> $5 - \sigma > 3$                | <b>ወ.</b> $6\sigma + 24 \geq 18$                    |
| <b>ጋ.</b> $4\sigma + 12 \leq 4$           | <b>ሳ.</b> $2(3 - \Phi) > 6$                         |
| <b>ሻ.</b> $6\Phi - 11 > 31$               | <b>ቀ.</b> $4\Phi + 1 \leq 17$                       |
| <b>ዘ.</b> $25\sigma - 50 > 75$            | <b>ተ.</b> $\frac{2\Phi - 14}{3} \leq -2$            |
| <b>፩.</b> $-4\sigma + 3 < 11$             | <b>ኋ.</b> $3(2\Phi - 2) \leq 24$                    |
| <b>፪.</b> $9\sigma - 3 \leq 4$            | <b>ሻ.</b> $\frac{1}{2}(4\Phi + 1) \geq \frac{5}{2}$ |
| <b>፫.</b> $10\sigma - 3 \leq 17$          | <b>ወ.</b> $-2 \leq 5\Phi + 18$                      |
| <b>፬.</b> $31 > 4(2\sigma - 6) + 3\sigma$ |   |
9. በዘመና ቁጥር ብሔኑ ሙያዊ የሚፈጸመ  $15\Phi + 1000$  ወግኑ ደካትት:: አዲ ልጥር ሙያዊ በዘመና 25 ብሔኑ እንተኩይኑ ቁጥር የሽያጭ እንተነሳለ ክንደጋጌ ልጥር ሙያዊ ክፈልጋል ያግባለ?
10. እብ አዲ በት ቁጥር ብሔኑ በዘመና አባላት ክለበት ዓይነ ፍልጥ ክብ በዘመና አባላት ክለበት መሰላ ህግናት በአዲ ደበልዬ:: ደግኝ ሲሆ በዘመና ክለበት መሰላ ህግናትን ማጠና በዘመና አባላት ክለበት ዓይነ ፍልጥን ክብ 2 በዘመና እንተኩይኑ ብሔኑ በዘመና አባላት ልጥር ክለበት ያለየ::

# የሸፍና ክፍል 3

$$U : \dot{V}$$

$$U:\dot{V} = \dot{V}:W$$

$$W = \Psi \cdot V \times \gamma \times d$$

## ለጠኑ ዘመኝና ማቅረብ በአካላት

ሰሳማ እና ሙሉይ

ተምህር እና ሙሉይ ሙሉተምህርነት:

- ⦿ አገሪቱ መጠኑን ስምምነትን የቀኑ ስምምነትን ተረዳኗል::
- ⦿ ሙሉ ማቅረብ በተተካከለ ተደግኝ ተረዳኗል::
- ⦿ አገሪቱ ማቅረብ እና ሙሉ ማቅረብ ተደግኝ ተረዳል:: ክስኩን ቀለል ወደፊት ተጥቀሙ::

ቀንድ ተስተካክል

**3.1** ሲጠኑ ዘመኝና ማቅረብ

**3.2** ማቅረብ

**3.3** ተግባራ ማቅረብ እና ማግባጥ

- ⦿ ቀለል ቀለት
- ⦿ ሲጠኑ ተስተካክል ማቅረብ

## መስተዋዣ

አብ ሁሉበት መጠኑ ዘመንና የቅኑ ዘመኖችን ማረጋገጫን ቤተተካከለን ገመሰብለን አሳይቷል፡፡ እብዚ ምዕራፍ እና በዘመኑ መጠኑ ዘመኖች፡፡ የቅኑ ዘመኖችን ማረጋገጫን ደመኑ በበላ ትምህርና ክዃሱ ሌቦ፡፡ በተመሳሳይ መጠኑ ዘመኖች በዘመኑ ለመስፈርቶ መጠኑ ዘመኖችን ወጪዎች ከሚከተሉን መንገዶች ከምእውነን ቅጥታዎችን ግልባጥን የቅኑ ዘመኖችን ቤተተካከለ እና ትምህርና፡፡

### 3.1 መጠኑ ዘመኖችን የቅኑ ዘመኖች

#### ቍልና ቀንት

- |                 |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| — መጠኑ ዘመኖች      | — የቅኑ ዘመኖች | — ቅጥታዎች የቅኑ ዘመኖች |
| — ግልባጥ የቅኑ ዘመኖች | — ቅዱማ አሂዛ  | — ማሻሻሎች          |
| — መሰኞት          |            |                  |

አብ ሁሉበት ትምህርና እና በዘመኑ ቅጥታዎችን ግልባጥን የቅኑ ዘመኖች ቤተተካከለው እና ትምህርና፡፡ እብዚ ታክሳና ምዕራፍ እና ደመኑ እብ መጠኑ ዘመኖችን የቅኑ ዘመኖችን መሰረት በግብረ ምይይት ከተተገና እና ትምህርና፡፡

#### 3.1.1 መጠኑ ዘመኖች

ከላተ የቅኑ ዘመኖች ወይ ቅዱማ ቅጥታዎች ከመይ ተመክቻል? ከላተ ቅዱማ ቅጥታዎች በግብረ ከተመክቻል ትክክለው እና ትምህርና፡፡ ቅዱማ መጠኑ ዘመኖች ከላተ ቅዱማ ቅጥታዎች ወጪዎች እና በዘመኑ ለመስፈርቶ መጠኑ ዘመኖች፡፡

#### ንጥረት 3.1

1. ነዚ እንታይ ሌቦ?
2. ነዚ በዘመኑ መልከዕስ ምዕራፍ ማለት እንታይ ማለት’የ?
3. እውም በስዕስ ነዚ በዘመኑ መልከዕስ ቅዱማ፡፡
4. መጠኑ ዘመኖች እንታይ ማለት’የ?
5. መጠኑ ዘመኖች ከላተ መቆከሪ ቅዱማ ማለት እንታይ ማለት’የ?
6. መጠኑ ዘመኖች ከላተ ቅዱማ በዘመኑ መንገዶች ምትመጣው ከመይ ገዢልዎ?
7. በመጠኑ ዘመኖች ከተመክቻለው እንቅኑ እብነት ቅዱማ፡፡
8. እብ መንገዶች ነዚ መጠኑ ዘመኖችን ለለ አፈላጊው ግለዎ፡፡ ነዚ እብነት ልቦ፡፡
9. እብ ከፍል እና ለለው በዝርዝር ደቀ እንሰትም ደቀ ተባዕትም ተምህር እውዳደሩ፡፡ በንብረት ደመኑ ግለዎም፡፡

10. መጠኑ አጥቃቢና ይች አንስተሪን ይች ተብልተሪን 3:5 እና አንተክልና እንታይ  
ማለትና እየ?
11. ፫ብርኩ ሁ አብ መዓልቲ 250 ቅን ስሜንቶ የፍርድ ፫ብርኩ ሌ ይመ አብ  
መዓልቲ 3500 ከንታል ስሜንቶ የፍርድ፡ ምህርቲ ከልተካም ፫ብርኩታት  
አውዳደሩ፡፡ በዝሮ ይመ ግለዥ፡፡
12. አብ አዲ መምሃር ክፍል 16 ይች አንስተሪን 28 ይች ተብልተሪን ተምህር  
አለዥ፡፡ በዘሮ መሰረት እነዚ አስፈላጊ ስርአቱ፡፡
- ሀ. መጠኑ አጥቃቢና ይች አንስተሪን ይች ተብልተሪን፡
- ሁ. መጠኑ አጥቃቢና ይች ተብልተሪን ይች አንስተሪን፡
- ቁ. አብ ከልተኩ በዛዕባ ለለዥ መጠኑ አጥቃቢናታት እንታይ ክንብል ገዢለል?
13. በር 2400 ጊዜለስተ ስሳት በመጠኑ አጥቃቢና 1:2:5 እንተተማቂያለም በፊርማ  
አድስት ስብ ክንደረግ እየ?
14. አዲ 840 ከ.ማ በንወጣቱ ደርጻም በመጠኑ አጥቃቢና 2:7:11 እንተተመቂያለ  
ንወጣት አድስት ክኩል ይለዋ፡፡

ቀድሞ ክብል በስራኩታዊው ገጥሬት መሰረት በምግባር ነዔ አስፈላጊ  
አስተውል፡፡

**እስከ 1:-** አብ ፊተና አሳቦ ሆኖት 36፣ ዓዋት 24፣ ስቅድ 18፣ ፍጤማ 30 ከ.ብ 40  
እኩብም፡፡ አድስት በረሰቦ ካጥበ እውዳደሩ፡፡

**ፍታዬ:-** ዓዋት  $\frac{2}{3}$  ዓይ ሆኖት እኩብ፡፡

$\frac{3}{5}$  ዓይ ፍጤማ እኩብ፡፡

$\frac{5}{6}$  ዓይ ሆኖት እኩብ፡፡

**ትርጉም 1:-** ሆኖ ለን ክብል ቁልጋጥ ክፍያው በሚስከው ሁ፡ ሁ እንተተቆይሱም መጠኑ  
አጥቃቢና ሁ ነገ ይጠየስ፡፡ ሆኖ ለን ይጠ ክፍሳት እኩ አተፋሻስ መጠኑ አጥቃቢና  
የጠየስ፡፡

**ስ.ስ፡-** መጠኑ አጥቃቢና ክብል ቁልጋጥ ሆኖ ለን በዘሮ አስፈላጊ ክንብል እየ፡፡

|           |           |               |
|-----------|-----------|---------------|
| <b>ሀ.</b> | <b>ሁ.</b> | <b>ቁ.</b>     |
| ሀ         | ሁ         | $\frac{ሀ}{ሁ}$ |

መጠኑ አጥቃቢና ሁ፡ ሁ በንተፋሽስ መለከት እንተማለዥ፡ ሆኖ ለን በዘሮ 1 ክልኩ አባር  
እችዬ የብለምን፡፡

**እስከ 2:-** አብ አዲ በት ተምህርቲ 50 መምህራንን 1250 ተምህርን አለዥ፡፡ መጠኑ  
አጥቃቢና መምህራን ታተምህር ክንደረግ/የ?

**፩፡-** መጠኑ ብቻ ደንብ መምህራን ገተማዽ 50:1250 እና:: እነዚህ በዘመኑ መለከት አንተዥአኖ 1:25 ይስዥ::

እነዚህ ደንብ ቅዱን ለቃሳን በካደ ዓይነት ቁልጊ በምጥቃል ምርጥስ እና:: መጠኑ ብቻ ደንብ 1:25 ማለት አደ መምህር 725 ትምሮ ወይ በዘመኑ

መምህራን  $\frac{1}{25}$  በዘመኑ ትምሮ እና ማለት ይስዥ:: መጠኑ ብቻ

ከላተ መጠናት ተመሳሳይት ከሀልው ይግባኝ:: ተመሳሳይቱ መጠናት ማለት በካደ ዓይነት አግድ በግለጾ መጠናት ማለት::

ንእበነት 10 ካ.ሜ ምስ 50 ማረጋገጫ አይከከል:: ምርጥስ በተጨላለያ አግድት ለለዘለዎች::

**ቅቡን 3፡-** መጠኑ ብቻ ደንብ በሰዕበ ይለየ::

**ሀ.**  $3\frac{1}{6}$  አዋጅቱ ምስ 38 መዓልታታት

**ለ.** 7 ካ.ሜ ምስ 7500 ማረጋገጫ

**ሐ.** 250 ማረጋገጫ ምስ 2 ሌትር

**፪፡-** እቶም ቤተወሂስ መጠናት በዘመኑ ለለዘለለያ መቀኑታት ለለዘለዎች መጠናት የበት አደ ዓይነት መቀኑ ምርጥስ የደረሰ::

$3\frac{1}{6}$  አዋጅቱ = 95 መዓልታታት:: ለለዘለ እኔ መጠኑ ብቻ

$95:38 = 5:2$  ይስዥ::

**ሐ.** እቶም ከላተ መጠናት በበጀምሮ መቀኑታት ለለዘለዎች


$7 \text{ ካ.ሜ} = 7000 \text{ ማረጋገጫ} : 7000 : 7500 = 14:15::$

**ሐ.** እቶም ከላተ መጠናት የበት አደ ዓይነት አግድ ጉዳይ ይፈጸም::

$2 \text{ ሌትር} = 2000 \text{ ሌትር} : 250:2000 = 1: 8 ::$

## ዕለ ጥቃት 3.1

- አደ ሆንዱ በተ ትምህርቱ 40 ሌትር ገዢ-አት አለው:: ተለን እኔ ሆንዱ አብ ወረቀት 1:200 አንተኞች::



ሰነድ 3.1

- ሀ.** እብት ጥሩን አለው ይውጥኑ እኔ ሁንደር እየ?  
**ሻ.** እብ ካርታ ወርዳ እኔ ሁንዳ 7 ል.ማ እነተካይኑ ትክክለኛ ወርዳ እኔ ሁንዳ እየ?  
**ሻ.** ነው ማልያ እኔ ትክክለኛ ሁንዳ 1.2 ል.ማ እንተካይኑ ነው እኔ ማልያ እብቱ ጥሩን እንደር ይሞላ?  
**2.** ካርታ በት ትምህርትና ማመልከት መጠኑ እንተረ ከም በመስል ተመያዙበት::  
 እኔ መጠኑ ካርታ ተመቋሙና አርያን ለፍቅርትን በት ትምህርትና  
 ይለዋ::

በዚህ በተውሃበት መጠኑ 'ቀ' ነገሮች መጠኑ ከምድና ሁሉ ከትመቋል እንደተደረገ::

1. ይምር እናም ከስተ ከፏሰት እኔ መጠና ከምድና ማስተ ህ + ስ ተደልሱ::

2. እኩ አስቦበት ቁመር ትጥቀሙ::

$$\text{ቀድማዊ ከፏሰ} = \frac{\text{ሀ}}{\text{ሀ}+\text{ሁ}} \times \text{ቀ}$$

$$\text{ከስተ ከፏሰ} = \frac{\text{ሁ}}{\text{ሀ}+\text{ሁ}} \times \text{ቀ}$$

**አጠቃላይ 4:-** እብ አዲ ከፏሰ 48 ትምህር እለመ:: መጠኑ ከምድና ይች እንስተም ገዳዊ  
 ትባዕትና 3:5 እንተካይኑ በዘመኑ ይች እንስተምን ይች ትባዕትናን ይለዋ::

**ፍታት:-** ይምር ከልተኝም መጠናት  $3+5 = 8$ ::

$$\text{በዘመኑ ይች እንስተም} = \frac{3}{8} \times 48 = 18::$$

$$\text{በዘመኑ ይች ትባዕትና} = \frac{5}{8} \times 48 = 30::$$

ስለዚ እብቱ ከፏሰ 18 ይች እንስተምን 30 ይች ትባዕትናን ትምህር  
 እለመ::

**አስተዋዕስ:-** ወስ ከገኘ ከስተ ነሰቦበት መጠና ከምድናታት እንተተቀባዩም እንጥቀም መንገድ  
 ከምድና እብ ለሰበት ከተመቋሙና ተመሳሳይ እሱ::

**አጠቃላይ 5:-** ይምር ለለስተ ቁዕሪታት 30 እየ::እቶም ቁዕሪታት በመጠኑ ከምድና  
 እንተቋመው 2:3:5 እንተካይናም እቶም ቁዕሪታት ይለዋ::

**ፍታት:-** በተውሃበት መጠኑ ከምድና 2:3:5 እየ::

የምርመጥ ይመ  $2 + 3 + 5 = 10$ :: በተውሃበት ይምር እቶም ለለስተ  
 በይተፈለጉ ቁዕሪታት 30 እየ::

$$\text{ስለዚ } 2:3:5 \text{ ማለት } \frac{2}{10} \times 30 :: \frac{3}{10} \times 30 :: \frac{5}{10} \times 30 \text{ ማለት } \text{ እየ:: በግምት}$$

የምር እቶም ቁዕሪታት 6:: 9:: 15 እቶም:: በተውሃበት::

$$6 : 9 : 15 = 2 : 3 : 5 \text{ እየ::}$$

### 3.1.2 ውሽኑ በምድና

ከሳሽ ሲሆን እብ አነበረ ጥንካት መጠኑ በምድና እንታይ ማለት ምጥኑ ሲሆን አለኝ፡፡ ሲሆን ገዢ እንታይነት ውሽኑ በምድና ክንርኢ እና፡፡ ውሽኑ በምድና ማለት እንታይ ምጥኑ በዘመስልዥ ጥንቃቤ ጽምዎችና ደማግ ነዔ አስፈላጊ ጽተፈት ስርአቱ፡፡

### ንተፈት 3.2

1. 6 እርዳት በብር 9 እንተቀፅ ገዢዎም፡
  - ሀ. 8 ተመሳሳይ እርዳት በየዚህደት ትብሎት? 12 እርዳት ካ? 4 እርዳት ካ?
  - ለ. ከዚ ሁ እንታይ ተቆሸቦከዎም? በዝርዝር እርዳት እንተውሰድኩ መጠኑ ወቅኑ እንገባው ገዢዎን እንታይ ይከውኗ? በዝርዝር እርዳት እንተንከሱ?
  - ሐ. ከዚ ተመሳሳይ እርዳትን መጠኑ ወቅኑ እንገባው ገዢዎን እንታይ ዓይነት ሲሆን ተቆሸቦከዎም?
2. ክልተ ስዋት ከዚያም እብ 24 መዓልቱ በዚህ ስራው:
  - ሀ. እርዳት ስዋት እብ ከንደደ መዓልቱ ይመድኑም? ሪፖርት ስዋት ካ?
  - ለ. ከዚ ሁ እንታይ ተቆሸቦከዎም? በዝርዝር ስዋት እንተውሰድኩ እኔ ስራው እዋን ይ ወይም እብ አነወጪ እዋን ይመድኑ? በዝርዝር ስዋት እንተውሰድኑ ካ?
  - ሐ. እብ ተመሳሳይ እርዳት በዝርዝር ስዋትን በዚህ ስራው ተመሳሳይ እንታይ ዓይነት ሲሆን አሉ ትብሎ?
3.  $\Phi : h = 3:5$  ከምእውን ከ፡ት =  $2:3$  እንተኩልኑ ቅ፡ት ይለየ፡፡
4. እብ አዲ ከፍል 15 ደቂ እንሰትናን 25 ደቂ ተባዕትናን ተምህር እንተልያም አብቃኩፍል፡
  - ሀ. መጠኑ በምድና ደቂ እንሰትናን ጥሩ ተባዕትና ከንደደየ?
  - ለ. ውሽኑ በምድና ደቂ እንሰትናን ምስ በጀት ተምህር ይለየ፡፡
  - ሐ. ውሽኑ በምድና ደቂ ተባዕትናን ምስ በጀት ተምህር ይለየ፡፡
  - መ. ከፋል ምስ ከፋል ምንዕስ እንታይ ይበጣል?
  - ፈ. ከፋል ምስ በጀት ምንዕስ እንታይ ይበጣል?
5. ውር እኔ አይተፈለሁ (ተተካክ) ይለየ፡፡
  - ሀ.  $5:3 = \Phi : 6$
  - ለ.  $2 : h = 4:3$
  - ሐ.  $0:13.2 = 2.5:5.5$
6. ማስረጃ መጠኑ በምድናታት እንታይ ይበጣል?  $8:12 = 14:21$  አብላ ምልሬት ካ እንታይ ይበጣል?
7. ከብዚም ገሰብዎ ቅጽታዊን ጉልባጥን ቤትና ውሽኑ በምድናታት ይለየ፡፡
  - ሀ. አዲ ስራው ጽምሰራው ቤተመደበ በዝርዝር ስዋትን በዚህ ስራው ቅዱን ቤተወሰን ለሰምት ምስናን አድል ቅዱን፡፡
  - ለ. ቤተወሰን ለሰምት ምስናን እኔ ለሰምት ምስናን አድል ቅዱን፡፡

እብ ለዚህ ዘመኑ ተጥሏት በዚህ ዓይነ አምድና ተጥቃዋሚ ዓይነ አምድናን  
እ-ጥጥዋሚ ዓይነ አምድናን ተዘጋጀ ገዢዎች፡ ስለዚህን ነው፡፡

**ተርጉም 1:-** ከዚህ ዘመኑ ተጥሏት በዚህ ዘመኑ ተጥቃዋሚ ዓይነ አምድናን እስዱም አጠቃላይ በመልከት  
 $\eta = \frac{\phi}{\alpha}$  እንደሆነው እና፡፡ በመልከት ይጠና ከ α በ በመሰረት ይገለበ፡፡

**ተርጉም 2:-** ከዚህ መጠናት ተጥሏት በዚህ ዘመኑ ተጥቃዋሚ ዓይነ አምድናን እስዱም አጠቃላይ  
 $\eta = \frac{\phi}{\alpha}$  ወደ በመልከት ከዚህ =  $\frac{1}{\alpha}$  እንደሆነው የለም፡፡ እኩ ከዚህ  
 $\eta \propto \frac{1}{\alpha}$  ተግባራዊ ይዙበ፡፡

**ተርጉም 3:-** ዓይነ አምድና ማስተካከለ ከዚህ መጠኑ አምድናታት ማስፈጸም እንደሆነው ማስተካከለ ነው፡፡ እኩ  
ማስተካከለ ከዚህ መጠኑ አምድናታት  $\frac{1}{\eta} = \frac{\phi}{\alpha}$  በ ሁ : ሂ : መ እንደተገለጻም  
እኩ ይከተል ዓይነ አምድና ይጠና፡፡

ከላተ ከፌተኛ አይ መጠኑ አምድና እኔ በዘመኑ ቀዥ እንተከራከሩበትም ወይ  
እንተመቋልኝም እኩ ወዕቀች እያቀርቡ፡፡

**ቅጠት 6:-**  $18:24 = 6:8 = 3:4$

እብ ዓይነ አምድና ሁ : ሂ = ሂ : መ : ሁን መን ወሰኑት እንተበባለ ለን  
አንድ ደ-ማ ማስከለውት ተግባራዊ ይዙው፡፡

$8:12 = 24:36$  እብ አብላ ዓይነ አምድና፡ ወሰኑት  $8 \times 36$  እንተሸነ  
ማስከለውት ነው  $12 \times 24$  እኝም፡፡ እስከ ሪፖርት ወሰኑት ሥነ ሪፖርት  
ማስከለውት እውቀድና፡ማለት  $8 \times 36$  የዚህ  $12 \times 24$ ፡፡ ማስፈጸም የኩል የኩልም  
ይ-ርክስም? ስለዚ እብ ዓይነ አምድና

$\eta : \Delta = \phi : \alpha$ ፡፡  $\eta \times \alpha = \Delta \times \phi$ ፡፡

**ቅጠት 7:-** አይ ፍ-በረከ እብ 15 መዓልቱ፡ 27000 እምባት ይከተል፤ እኩ ፍ-በረከ  
እብ 7 መዓልቱ ክንደጋ እምባት ይከተል?

**ፍታት:-** በዘመኑ መዓልቱ እንተገኝ በዘመኑ እምባት ይገኝ፡፡ ስለዚ እኩ ተጥቃዋሚ  
ዓይነ አምድና እሉ ማለት እየ፡፡

ስለዚህን

| በዘመኑ እምባት | በዘመኑ መዓልቱ |
|-----------|-----------|
| 27000     | 15        |
| η         | 7         |

በመሰረት ትርጉም ቁጥታዊ ዓይነ ሂምድና 27,000 : 0 = 15:7 እና  
ማለት ደሳግ

$$\frac{27000}{0} = \frac{15}{7} ::$$

$$150 = 7 \times 27,000$$

$$\frac{150}{15} = \frac{7 \times 27000}{15}$$

$$0 = 12,600 ::$$

ስለዚ እና ፍ.ብርኩ አብ 7 መዓልቱ 12,600 አምጥላት ይሰርኙ::

### ሙሉሙና 3.1

- 1.** መጠኑ ሂምድና አዘገጃ በስራ ደረሰኝ::  
 ሆ. 45&.ማ፡ 5ማ    ሆ. 200ግ፡ 5ከ.ግ  
 ሲ.  $2\frac{1}{2}$  ማጥታ፡ 5400 ሲከንድ                            ለ.  $1\frac{1}{2}$  ዓመታ፡ 3 ወርዳ
- 2.** አብ ፍ.ብርኩ ከብ ለለው 1980 ሲሸጠችታት፡ እቶም 1020 አውቆት  
እንተኩይም በስራ መጠኑ ሂምድናታት ደረሰኝ::  
 ሆ. ይቀ ተባዕትም ምስ ይቀ አንስትም  
 ሲ. ይቀ አንስትም ምስ በቅርቡ ሲሸጠችታት እና ፍ.ብርኩ
- 3.** ፍ.ብርኩ ማጥታዊ ቅርጫ ለለው ወረቅት ቁመቱ 0.3ማ፡ ወርዳ 21 ል.ማ  
እንተኩይኑ መጠኑ ሂምድና አዘገጃ በስራ ደረሰኝ::  
 ሆ. ወርዳ ምስ ቁመት                                    ለ. ቁመት ምስ ከ.ር.የ እና ፍ.ብርኩ
- 4.** አብዛኛው በስራ ስቶታት ወር ቁ ደረሰኝ::  
 ሆ.  $\Phi : 6 = 5 : 3$     ለ.  $9 : 25 = \Phi : 125$   
 ሲ.  $\frac{7}{18} = \frac{\Phi}{54}$     ለ.  $\frac{16}{\Phi} = \frac{17}{102}$
- 5.** ዓይነ ከ.ር.ኩት ፍ.ብርኩ ሲሸጠችታት መጠኑ ሂምድናአም 3:5:7 እንተኩይኑ ዓይነ  
አድስድ ከ.ር.ኩ ደረሰኝ::
- 6.** ፍ.ብርኩ አብ 10500 ጊዜለስት ይቀም መቆለምዋም:: በዚሁ ወር ቁ 5:7:9  
እንተተገለው ከከንድ ይበልክም?
- 7.** ፍ.ብርኩ ተመሳሳይ ማስፈጸም መቀመጥ: በብር 27.60 እንተቀብር፡15 ተመሳሳይ  
መቀመጥ: በስንድ ተመሳሳይ?

8. መጠኑ አጥቃና ክልተ ቁዕርታት 2:7 እኩ:: እኩ ክልከው ቁዕራ 9.8 እንተካይና እኩ ቅድማዊ ቁዕራ ክንደረሰ’የ?
9. አብ ፊደል ቤት ትምህርቱ 1500 ትምህር አለመ:: መጠኑ አጥቃና ደቂ ተባዕቻዋና ደቂ እንስተዋና 7:8 እንተካይና አብዘ ቤት ትምህርቱ ክንደረ ደቂ ተባዕቻዋና እንስተዋና አለመ?
10. ፊደል ስብ ፊደል ደርዝ እርዳለ በብር 16 ዓዲት ሙድኬድም በብር 1.75 ስይመጥም:: መጠኑ አጥቃና ትርፈን ወጪ መበደረን ክንደረሰ’የ?
11. አይተ ግርማይን ወ/ሮ ሽሳን በአባር ስራው ይመጣም:: አይተ ግርማይ በር 3450፣ ወ/ሮ ሽሳን በር 5500 አዋጅአም:: አብ መመክናቸ በረከብዎ ትርፈ በመስረት መጠኑ አጥቃና ለወጥኬው ገንዘብ ተማቅለም:: እኩ ትርፈ በር 7350 እንተካይና በዕስተ ሙድኬድም ደለየ::
12. ይመግል 8 ስዓት ስራዎ በር 30 ተከራለም:: 10 ስዓት እንተስራዎ ክንደረ ይመግል?
13. 15 ስዓት ከይኖም 100ሚ በልምቀቱ ጉድጋድ ከፋይቶም:: 120 ሚኒት በልምቀቱ ጉድጋድ አብ ፊደል ዓይነት አዋን ገምሽጥት ክንደረ ስዓት ያደለየ?
14. አንተ መከና አብ ስዓት 80ከሚ ትንቀባ:: አብ 12 ደቂቃ ክንደረ በእኩል ለአቅቸ ትንቀባ?
15. 8 ስዓት ከይኖም አብ 10 መዓልቱ በስርአው ስራዎ:: 12 ስዓት አብ ክንደረ መዓልቱ ይመድኬው?

## 3.2 ማኅታዎን

### ቁልፍ ቅዱት

— ማኅታዎን

— ስራት

— መጠኑ

አብ ዲለታዊ መንባርና ማሻሻልዎ በግብር ቀል ከለማለ ገሰምዎ እኩ:: ከም እብነት ትርፈ:: ከሰራ:: ወሰን መሆኑ ስራዎችታት :: ወሰን በግብር ሁዘበ እንተ ማገኘ:: ወዘተ በእኩል ነገሱት በማሻሻል እንተማለዎ ገሰምዎ::

አብዘ ገኩል ምልሬኞዎ ስራት:: መጠኑን ማሻሻልዎን በግብር ቀልት ዓይነ አጥቃና በጥጥቃም ከተመሆኑ እኩ:: ቅድማሻ ግኩ ነዔ ቅዱል አለ ገጥሩት ለአቅቸ ትመያየጠለ::

## ንጥሩት 3.3

1. ይመግል እንተይ’የ? ማሻሻልዎን? እብነታት ማለ::
2. ገኩ ፊብ ይመግል ከመይ ይቕየር? እኩ በእኩል እርከብ::

3. ደሳማጓ ፎብ መሬታዊ ከምኑውን መሬታዊ ፎብ ደሳማጓ ከመሮ ይችሞር?
4. እነዚህ በለቦብ እንታይ ይበባል?
- ሀ. 0.15      ስ. 0.03      ቀ. 2.9      ወ. 2.42
5. እነዚህ በለቦብ እንታይ ይበባል?
- ሀ.  $\frac{2}{5}$       ስ.  $\frac{13}{100}$       ቀ.  $\frac{4}{7}$       ወ.  $\frac{112}{100}$       ደ.  $3\frac{1}{2}$
6. እብ አቶ ቁዕሪ 4 አለው. አዴጂዴ ቁዕሪታት ፎብ ገዢ::
7. እብ ቁዕሪ 5 አለው. ቁዕሪታት ፎብ ደሳማጓ ዝዢ::
8. እነዚህ ቁዕሪው በተገለዥ ቁዕሪታት ፎብ ደሳማጓ ዝዢ::
- ሀ. 3%      ስ. 1.05%      ቀ. 25%      ወ. 0.102%
9. ፎብ መሬታዊ ዝዢ::
- ሀ.  $\frac{8}{5}$       ስ.  $\frac{79}{125}$       ቀ.  $\frac{7}{4}$       ወ.  $\frac{1}{8}$       ደ. 0.37
- ሁ. 1.03      ሙ. 0.015      ቀ. 0.508      ወ. 2.3      ተ. 8:15
10. ቁ ቤት አያዝታ ቁዕሪ እንተኩይ ቁ% እንታይ ማለት’የ?
11. ለለሎት ሰብዳቤ በአካል ተምህር አደ በት ተምህርቱ ይሰብ እንተተኩኝናም ከንድጋ መሬታዊ ተምህር እኩ በት ተምህርቱ እየም ይሰብ ለይተኩኝ?
12. ወርሃዊ አታዊ አደ ለብ በር 7500 እቶ:: 35% በአከላ ጉዢለበት እንተውዓለ ከንድጋ በአከላ በር ጉዢለበት አውሳኔ ማለት’የ?
13. ተምህራት አለማዘ ሲሳበት ተፈተና 18 ክብ 20፣ እንግሉክና ይመ 23 ክብ 25 እንተረከብ አበየናይ ዓይነት ተምህርቱ በበለዥ ወጥኑት ለኩሳ?

ተምህር እስቴ: መሬታዊ ከመሮ ከምኑውን ጉርአ:: እዚ ጉዢ ምልሱና እንተንድምር ለረከት፣ መጠን፣ መሬታዊ በብለዥ ቅጣት ገልፏና ነይርና:: እዚአም በምጥቃም እና መሬታዊ ጉማብጥ::

ስለዘኝነ **ማሳጠቃ = %**

**አስተያየት 1:-** አደ ፍ.ብርና ዓለበት አብ አደ ለመ.ን 6400 ክፍተሬታት እንተኩርሱን 45% ያይዘረግም ይመ ዓይነት ሲባበ እንተፈይምናን ከንድጋ በአካል ክፍተሬታት እየም ዓይነት ሲባበ አለዋም?

**ፍታዬ:-**  $45\% = \frac{45}{100}$

$$\frac{45}{100} \times 6400 = 2880$$

ስለዘኝነ ፍ.ብርና 6400 ክፍተሬታት ወጪው 2880 ዓይነት ሲባበ እለዋም::

## ዕዲ ጥቂት 3.2

1. እነዚህ በለዕባ አብዛኛው ስራው ከፍተኛ የቅርቡ ከምድናን ውጤት እና::

| መሬት ስ   |        |
|---|--------|
| ዓይነት  | ዋጋ በብር |
| ሽያጭ   | 5.00   |
| በት  | 9.00   |
| ቅልዋ   | 30.00  |
| አይወጥ  | 45.00  |
| <b>ሙሉ አገልግሎት:</b> እነዚህ ውጋ<br>10% ውጋ አገልግሎትን<br>15% ምትን በከውሰድ እና:: |        |

| መሬት ስ  |        |
|--|--------|
| ዓይነት   | ዋጋ በብር |
| ሽያጭ  | 4.00   |
| በት   | 8.00   |
| ቅልዋ  | 20.00  |
| አይወጥ   | 40.00  |
| <b>ሙሉ አገልግሎት:</b> እነዚህ ውጋ<br>10% ውጋ አገልግሎትን<br>15% ምትን የወሰንኩ:: |        |

እነዚህ በለዕባ ከፈተኛ መሬት በጥምግባር ነውም በለዕባ እና ተመይቶች ለመስጠት::

1. በት ከተሰተው እንተደለም አበዳሪያ ሁኔታ ከፈተኛ የቅርቡ ውጋ ይካለር?
  2. ቅልዋ ከተበለው እንተደለም አበዳሪያ ሁኔታ ከፈተኛ የቅርቡ ውጋ ይካለር?
  3. ምስ መሳሪያው በጥምናን 1 ቀበሌ፣ 1 አይወጥ ከተበለውን ከልተክስ አይደለም አይደለም በት ከተሰተውን እንተደለም;
  4. አብዛኛው ሁኔታ እንተተመቀምሮው ከንደረግ ተከናወል?
  5. አብዛኛው ሁኔታ እንተተመቀምሮው ከንደረግ ተከናወል?
  6. በመሬት እና እንተከናወልም መጠን በር በከውሰድ ውጋ ግልጋለሁ በዚህ አበዳሪያ እና? ከንደረግ ይከወኗ?
2. ጥቂቱ ስራው ተጠና ከዚህ አይነት ከፈተኛ የቅርቡ ውጋ የቅርቡ ምትን መዘግበ:: በመሬት እና በረከብ አይነት ውጋ ያለማ ነጥሱ ሽታዊ አውቆድና::

እነዚህ ሽታዊ መጠን፣ ማቅረቢያ በጥምጥም ባለቤት ከንጻር እና::

**ኩባንት 2:-** አይ ስብ በር 750 ዓይነት የቅርቡ ውጋ የቅርቡ ምትን መዘግበ:: መሠይቅ በር 4000 እንተከናወል ከንደረግ ማቅረቢያ የቅርቡ ምትን መዘግበ::

**ቍዴት:-** እብላ ተዋሮ ሲለ ስር 750 መጠን፣ ስር 4000 ሲረት እያ:: ሲረት ማለት እኔ ተዋሳለ እንተኩዎን መጠን ማለት ይመግ ከበት ተዋሳለ በተወስኑ ነኩና እንዱሰራየሩ::

$$\begin{aligned}\text{ስለዕስ ማረጋገጫ} &= \frac{\text{ሙሉን}}{\text{ስረት}} \times 100\% \\ &= \frac{750}{4000} \times 100\% \\ &= \frac{75}{4}\% \\ &= 18.75\%::\end{aligned}$$

ስለዕስ 18.75% ጽሑፍ ነው ይመግል::

**ቅጥነት 3:-** 50 ክንደጋ ማረጋገጫ 200 እያ?

**ቍዴት:-** እብላ ተዋሮ ሲለ መጠን 50፣ ሲረት 200 እያ:: የሙሉን ሲረት ማለት እኔ ተዋሳለ እንተኩዎን መጠን ከፋል እኔ ሲረታቸዋል::

$$\begin{aligned}\text{ስለዕስ ማረጋገጫ} &= \frac{\text{ሙሉን}}{\text{ስረት}} \times 100\% \\ &= \frac{50}{200} \times 100\% = 25\%\end{aligned}$$

ስለዕስ 50 ተደርሱ 200፣ 25 ማረጋገጫ የቸ::

በዚህ መልከው ይመግ ነኩ በስራው እብነት ይከታታል::

**ቅጥነት 4:-** ተዋሮ እርባዕት ዓመት 12000 ቦክስለ ሲቀት በአማካይ ዓስ ተታክክለም ነይሱም:: እብላ ዓመት ነኩ ህና 9000 ሲቀት እየሆ኏ በተ አማካይ ተታክክለም ሲለው:: እኔ አማካይ በሙሉ ማረጋገጫ ነኩ?  
ቍዴት:-

$$12000 - 9000 = 3000$$

$$\frac{3000}{12000} \times 100\% = 25\%$$

ስለዕስ በ25 ማረጋገጫ ነኩ::

### ሙሉሙዳ 3.2

1. ንግሥት በስራው አቀፍታት አስፈላጊ::

**ሀ.** 48.5% ተደርሱ ስር 240

**ሐ.** 45% ተደርሱ 396

**ሐ.** 56% ተደርሱ 180ሚ

**ሐ.** 23.6% ተደርሱ ክንደጋ ሰራተኞች 188.8 ቦክስለን?

- ፧.**  $25\frac{1}{2}\%$  ዓይ ክንደሬ’ው 3000 ብርወጥ?
- ፪.** 300 ክንደሬ ማረጃዎች ዓይ 240 እየ?
- ፫.** አብ ፊል በተ ተምህርቱ 35% ተምሳር ይቻ እንሰትም አየጋ፡ አብቱ በተ ተምህርቱ 1240 ተምሳር እንተለያም ክንደሬ ይቻ ተባዕትም አለመ?
- ፬.** 1050 ተምሳር አለመዋ በተ ተምህርቱ 40% ገልጋሎት መጠኑዎች አይደረሰበት፡ ገልጋሎት መጠኑዎች አይደረሰበት ተምሳር ክንደሬ አየጥ?
- ፭.** ፊል አዋሽ አቅን 20% ከብ ሂንክ ላይ 80% ይጠና ከብ ጥርቃለም ተስራካር፡ እኔ አዋሽ አቅን 160ከ.ግ እንተተመዘገቡ ክንደሬ በአካላ ሂንክ ሂሳብ አለመ?
- ፮.** ለተንስለ አብ ወርቅ በር 2500 ትርከብ፡ 45% ዓይነት፣ 15% ዓይነት፣ 25% ይጠና ታደሬ ይቻ መቀሪ አውጋለ እኔ በተጨሏ አብ ባንክ ተቀኝር፡ ለተንስለ አብ ወርቅ ክንደሬ በር እየ ተቀኝር?
- ፯.** አብ አንተ ወረዳ ከብ በርከብ ሁሉ፣ 85% በተምሳርዎ፡ እዘ, ብቻ 85000 ሁሉ፣ እንተከይና፡ አብቱ ወረዳ በርከብ ሁሉ፣ ክንደሬ እየ?
- ፱.** ወርቅ ፊል ከፈው በር 7.50 ነው፡፡ እዘ, ወርቅ ፊል ከፈው በር 13.50 እንተከይና በሽንድሬ ማረጃዎች ወስኝ?
- ፲.** ፊል በግል በተከ የሚከናወ ክፍን ይሰጠ፡፡ ወርቅ ክፍን በር 260 እንተከናወ የሚከናወ ክፍን ወርቅ ክፍን ከፈው እየ?
- ፳.** ፊል ክርክሩ አብ ወርቅ ፊል ይከታ የሚከናወ በብር 253 ስዕጠ፡፡ መቦሪቱ ወርቅ እዘ, ይከታ ክንደሬ እየ?
- ፴.** ዓማካል ፊል በተ ቀርቡ ከብ 240 ዓብ 360 ወሰኑዎች፡፡ ወሰኑ በማረጃዎች ክንደሬ እየ?

### 3.3 ተጋቢት ማረጃዎች እኩ ማግባጥ

#### ቍልና ቅዱት

|           |           |           |       |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| ➡ ወርቅ መጠኑ | ➡ ወርቅ መሻጠ | ➡ ፈቻት     | ➡ ትርጉ |
| ➡ ክሳብ     | ➡ የይና ቅና  | ➡ ቁስል መለያ |       |

እብ ዲለታዊ መነበረዎች በማረጃዎች በሰርአት በዘመኑ ንግድ የጋጥሙና አየጥ፡፡ ከብዘረግም ወጪዎች ተርጉን ክሳብን ክም አብነት ምወቅድ ይከኝል፡፡

#### 3.3.1 ተርጉን ክሳብ

ተምሳር ተርጉ እንታይ ማለት’የ? ክሳብ ን? እኩቱ መጀመርታ እዘ, በስዕባ ገጽሬት ንርክ፡፡

### ንጥረት 3.4

1. ከደ ማጣሪያ 100 ዓዲ.ች.ም በብር 120 እንተሽያጭኩ::  
 ወ. እኔ በተጨማሪ ገዢ እንታይ ይሆናል?  
 ስ. እኔ በተሻጠለ ገዢ እንታይ ይሆናል?
2. ከሳራ መካከል ይህል? ተርጓሜ ነ?
3. ከደ ንጂ 100 ዓዲ.ች.ም በብር 6000 እንተተሽያጭ ከሳራ ወ. ወይለ ተርጓሜ ይህል?
4. ከደ ካርድ 200 እንቃቁቁ በብር 300 ዓዲ.ች.ም በብር 2.65 እንተሽያጭ ከሳራ ወ. ወይለ አጥቃቄ? ክንደደ?
5. ከደ ስብ 1000 ቤኖች አዋጅ 20% ከሳራ እንተሽያጭው በክንደደ በር ሽቦው?
6. ከደ ታስቦት 20% በምክንያት በብር 6400 እንተተሽያጭ በክንደደ ቤኖች እና ማለትኩ?

ተምህር ወጪ መወዳደሪ እንታይ ማለትኩ? ወጪ መስጠት ነ?

**አጠቃላይ:-** ወጪ መስጠት ከስ ወጪ መስጠት እንተበልሰ ተርጉ ይሆናል:: ወጪ መስጠት ከስ ወጪ መስጠት እንተውቀዱ ይሆናል::  
 ስለዚ ተርጉ = ወጪ መስጠት – ወጪ መስጠት ::  
 ከሳራ = ወጪ መስጠት – ወጪ መስጠት ::

ተርጉ ይስኝ ከሳራ በአንቀጽ ወጪ መወዳደሪ እያም በስልክ(ሁግበት):: ሸሎትኩን ደማ አገባብ አስፈላጊ በንዑስ ከቅመጥ ይግባኝ:: ምክንቱ እነዚ ነዚ በስልክ ታስቦት ሽቦው::

### ንጥረት 3.5

1. ወጪ ከደ ስብ በስተቀኑ በር 20 እንተሻጭ::  
 ወ. 100% መወዳደሪ ወጪ ክንደደ እና? \_\_\_\_\_  
 ስ. 10% ተርጉ እንተልሆነ ነዚ መስቦት በምክንያት እያም በስልክ ምልእ::

$$\text{መስጠት } \text{ወጪ} = \text{መወዳደሪ } \text{ወጪ} + 10\% \text{ } \text{መወዳደሪ } \text{ወጪ}$$

$$= 20 + \frac{10}{100} \times 20$$

$$= 20 \left( 1 + \frac{10}{100} \right)$$

$$= 20 \left( \frac{?}{100} \right)$$

$$= 20 \times _____$$

$$= _____$$

$$\text{ስለዚ } \text{መስጠት } \text{ወጪ } \text{መወዳደሪ } \text{ወጪ} \times 1.1 \text{ } \text{ወይ } \text{ደማ } 110\%::$$

**ከ.**  $10\% \text{ ካሳ} = \text{መօደት } \varphi \times 10\% \text{ መօደት } \varphi$

$$= \dots - \frac{10}{100} \times \dots$$

$$= 20 \left( 1 - \frac{10}{100} \right)$$

$$= 20 \left( \frac{?}{100} \right)$$

$$= 20 \times \dots$$

$$= \dots$$

ስለዚ,  $10\% \text{ ካሳ } \text{ማለት } \text{መሽጂ } \varphi \times 0.9 \text{ ወይ}$   
ይሆን  $90\% \text{ መօደት } \varphi$  እንተኩን ማለት እያ::

- 2.** አብ አቶ ቁጥር 1 በዘመኑት ተስተካክል ነው እስከ አስፈላጊ እና ተመይሮች ከታ

ለርክክር::  $\varphi$  ፊደል ይኖር በር 5 እንተኩለሁ::

**ሀ.**  $10\% \text{ ትርፍ } \text{እንተለዚ } \text{መሽጂ } \varphi \text{ ክንደጋጌ } \text{ይሆዎን?}$

**ለ.**  $10\% \text{ ካሳ } \text{እንተለዚ } \text{መሽጂ } \varphi \text{ ክንደጋጌ } \text{ይሆዎን?}$

በመስረት እነዚ, ገዢ ተስተካክል ነው እስከ አስፈላጊ እና ተመይሮች የሚገባ ይከተላል::

$$\text{ትርፍ } \text{ በማሳተዣ } = \frac{\text{ትርፍ}}{\varphi \text{ } \text{መօደት}} \times 100\%$$

$$\text{ካሳ } \text{ በማሳተዣ } = \frac{\text{ካሳ}}{\varphi \text{ } \text{መօደት}} \times 100\%$$

- ቅዱስ 5:-** በብር 320 ቤተዓደን ይከተ በብር 400 ተሽሬው:: ትርፍ ወይ ካሳ  
በማሳተዣ ክንደጋጌ?::

**ፍታት:-**  $\varphi$  መሽጂ አብ  $\varphi$  መօደት ሲሉ ንብረት ትርፍ ተረኝበት እስዚ ማለት  
እያ:: የዚ ያሆን ትርፍ =  $400 - 320 = \text{ብር } 80$  እያ::

$$\text{ስለዚ, } \text{ትርፍ } \text{ በማሳተዣ } = \frac{\text{ትርፍ}}{\varphi \text{ } \text{መօደት}} \times 100\%$$

$$= \frac{80}{320} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

የብሩ ይከተ 25 ማሳተዣ ትርፍ ተረኝበት ማለት::

- ቅዱስ 6:-** ፊደል ገዢ ተስተካክል 10% በምትራፍ በብር 220 እንተኩለሁ መօደት  $\varphi$  ክንደጋጌ  
ነይሩ::

**ፍታዬ:-** ትርጉም ማማሪው =  $\frac{\text{ጥርጉም}}{\text{ዋጋ መዕዳን}} \times 100\%$

$$10\% = \frac{\text{ጥርጉም}}{\text{ዋጋ መዕዳን}} \times 100\% :: \text{ጥርጉም ተረናበት ስለዘላች እኔ ይመጣል}$$

ለዚህ አሉ በተቀመጫ ገዢና ገዢ::

$$\text{ጥርጉም} = \text{ዋጋ } \text{መሽጂ} - \text{ዋጋ } \text{መዕዳን} ::$$

በአዲሱ የኩ 10% ትርጉም ተረናበት በብር 220 ተይዞው አሉ ::

$$\text{እኔ } \text{ማለት } 220 = 10\% (\text{ዋጋ } \text{መዕዳን}) + \text{ዋጋ } \text{መዕዳን } \text{ማለት}'\% :: \text{እኔ}$$

ዋጋ መዕዳን ቁ እንተይፈልግየ::

$$220 = 10\% \Phi + \Phi$$

$$220 = \frac{10}{100} \Phi + \Phi$$

$$220 = \frac{1}{10} \Phi + \Phi$$

$$2200 = \Phi + 10\Phi$$

$$\frac{2200}{11} = \frac{11}{11} \Phi$$

$$\Phi = 200 ::$$

ስለዚህ እኔ ገዢ በብር 200 ተቀባዩ ነው ይመለቱ::

**አጠቃላይ 7:-** አዲሱ አጠቃላይ አዲሱ ገዢ ተረናበት 15% በጥምኩል በብር 3400 ተይዞ:: 15% አጥረና እንተዘጋጀ ነው በሸያንድ በር ምስክ?

**ፍታዬ:-** ይለማ አጥረና በጥምኩል በብር 3400 ስለዘላች ክብረ ውጋ መዕዳን ገዢ:: ውጋ መዕዳን ይለማ አጥረና ማለት 15% እኔ ውጋ መዕዳን ገዢ አጥረና ውጋ መዕዳን ተመለሰና በጥምኩል መሽጂ ውጋ ገዢ::

ስለዚህ ውጋ መዕዳን እኔ ገዢ ቁ ገዢ::

15% ክብረ ስለዘላች:

$$\Phi - 15\% \Phi = 3400 ::$$

$$\Phi - \frac{15}{100} \Phi = 3400$$

$$\frac{85\Phi}{100} = 3400$$

$$\frac{85\Phi}{100} \times \frac{100}{85} = 3400 \times \frac{100}{85}$$

$$\Phi = 4000 ::$$

እዚህ ማለት ወጪ መዕዳን እኔ ጉባኤት በብር 4000 እያሱ::

እኔ ነጋግሽ 15% ፍቃ 4000 ክሳኔ በብር 3400 ስይመው ማለት’የ::

$$15\% \text{ of } 4000 = \frac{15}{100} \times 4000 = 600 \text{ እያሱ::}$$

ከኩል ሰላምናን ንዑስ 4000 - 600 = 3400 አሁን ይስዱ እኩል እንተንምለስ 15% እትራሩ እንተካስዱ ነዚሩ በክንደግል የሚስጥ? እያሱ አበል:: ሰላምና ወጪ መዕዳን ልላጥና ሰላዘለና በከምሳሌ ነሰላፊ::

$$15\% \text{ of } 4000 = 600 \text{ እላፍ እለዎ::}$$

$$\text{Total salary} = 4000 + 600 = 4600$$

ሰላምና 15% ተርጓሜ ተዘሱል ነዚሩ እኔ ጉባኤት በብር 4600 የሚተስማው ነዚሩ::

### ዕዲ ገጽ 3 . 3

1. በብር 80 አተቀዳደሪ ስንጻዊ በብር 120 እንተተስፋው::
  - ii. እዚህ እንታይ የመሳሽት? ተርጓሜ ይ ክሳኔ?
  - iii. ወጪ ተርጓሜ ወይ ክሳኔ ክንደግል እያሱ?
  - iv. ተርጓሜ በሚከተሉት ክንደግል እያሱ?
2. አንተ እኝ 20% በምክር 95 እራንስ በብር 160 ስይመን:: 20% የሚተረፈ በብር 112 ክንደግል እራንስ ክስማ ይግባኙ?

**እጠነት 8:-** እባለሁ ተከል የሚከፈል በብር 1000 እንተቋሙናና : ይከናወል 1 ዓመት እንተወካደ በብር 1300 የሚከፈልና ዓመታዊ ተርጓሜ ክንደግል ክኩዱ?

$$\text{መ}_1 = \text{አሁን ስለው መጠን} \quad \text{ገንዘብ} = 1000$$

$$\text{ተ} = \text{ተርጓሜ} = ?$$

$$\text{መ}_1 + \text{ተርጓሜ} \geq 1300$$

$$1000 + \text{ተ} \geq 1300$$

$$\text{ተ} \geq 1300 - 1000$$

$$\text{ተ} \geq 300$$

ሰላምና ተርጓሜ እንተነሳስ በብር 300 ክኩዱን እለዎ::

**እስከ 9:-** በዘመኑ ቁ ቤትና አቅራቢ በምሳጥ 125ቁ አታች ይርከብ:: ከደረሰኝ እነ  
አቅራቢ ገምገሩ ይመግኘል ይመግኘል 25ቁ + 1000 መግለጫ:: ተርሱ ገምገሩ  
በወጪዎች ከንደይ አቅራቢ ከፈርድ ይግባኝ?

**ፍታዬ:-**  $\phi = \text{ቦዝኑ አቅራቢ}$

$\text{ቻርሱ } \geq \text{ስርዕት } > \text{መግለጫ}$

$$125\phi > 25\phi + 1000$$

$$100\phi > 1000$$

$$\phi > 10$$

ስለዚ ተርሱ ገምገሩ እንተነኩስ 10 አቅራቢ ከፈርድ ይግባኝ::

### ሙሉሙሉ 3.3

1. አንድ ተምሂራት በብር 450 ፍድሮ ዓዲር በብር 30 ገመዕረቶ ከፈሳ በብር 540  
እንተሽያጭታ::  
 a. ከንደይ ተርሱ ላይ?  
 b. ተርሱ በሚከታዊ ከንደይ/የ?
2. አንድ ካርድ ክላት ማሽናት ከደን ከደን በብር 24000 ዓዲር ነታ አንድ  
20% በምሳጥ ስያጭታ:: ነታ ክላከራቱ ይመግኘል 20% በምሳጥ እንተሽያጭታ  
ቻርሱ ወይ ከሰራ በሚከታዊ ከንደይ/የ?
3. አዲ ታብረት በብር 365 በምሳጥ 15% ተርሱ እንተተረኞበ:: እታ ተርሱ ዕዱ  
ዝክሮን እታ ታብረት በሽንድ ከሽያት አለው?
4. አዲ ሲጠ 90 በር በብር 126 ስያጭ ይመግኘል 20% ከስራ:: 20% ተርሱ ገምገሩ  
በብር 120 ከንደይ በር ከሽያት አለው?
5. በብር 84 በተሽጠ ታብረት 20% ተርሱ ተረኞበው:: 30% ተርሱ ገምገሩ እታ  
ዝብረት በሽንድ ከሽያት አለው?
6. መጠን አምደኛ መወዳጅ ወጪን መሻጠ ወጪን 5:2 እየ::  
 a. ተርሱ በሚከታዊ ህለዥ::  
 b. መወዳጅ ወጪ በብር 200 እንተነገሩ ተርሱ ከንደይ እየ?  
 c. መሻጠ ወጪ በብር 800 እንተነገሩ መወዳጅ ወጪ ከንደይ እየ?
7. በብር 250 በተቀዳጋ አቅራቢ በብር 250 እንተሽያጭ::

- ሀ.** መጠኑ ከምድናን መበደረጋ ወጪ ታትርሬ ግለዥ::
- ለ.** ታትርሬ በምክርታዊ ክንደጋ እየ?
- ሐ.** እኔ መስጠኑ ወጪ 15% ስት ነውበት እንተኩያኝ መጠኑ ታትርሬ በምክርታዊ ክንደጋ እየ?
- 8.** እነዚህ በስራ ስራ እብ አዲ ስጥር ማርከት ወጪ ስት ሆኖች በስራ በስራ በስራ ወጪ እቅድና እየ::

| ናግኑት       | ዋጪ በብር /ብዛዕባ ስት |
|------------|-----------------|
| 1 ፍርድ ስሙና  | 7.50            |
| 1 ታክክ ቁልጊዜ | 3.00            |
| 1 ካላው ስር   | 60.00           |
| 1 መክክ ባለቤት | 10.00           |

- ሀ.** 3 ፍርድ ስሙና፣ 2 ታክክ ባለቤትን 4 ካላው ህጻዊ ስርን እንተቀዳጣሁምን 15% ስት ብቻኩልን እንተኩያኝ መጠኑ እንተኩልው ነገባ በር ክንደጋ እየ?
- ለ.** እኔ ስጥር ማርከት 30% ወጪ ምንከብ እንተቀልጠን እብዚ እዋን እነዚህ 3 ፍርድ ስሙና፣ 5 ታክክ ቁልጊዜ፣ 1 ካላው ህጻዊ ስርን 2 ታክክ ባለቤትን እንተቀዳጣሁም ስት ሆኖች በስራ በስራ በስራ ስት ሆኖች በስራ በስራ ወጪ እቅድና እየ?

### 3.3.2 ቁልል ወለድ

ቁልል ወለድ እንታይ’የ? እኔ ስጥር ማርከት ተፈጻሚ::

#### ንጥረት 3.6

- አዲ ስብ ከብ ባንክ አልቀኑ ገንዘብ እንታይ እልፎ ጉዢዎች?
- ከብ ባንክ ገንዘብ እንተተለፈበኝ እኔ; ብተለቂዱኝ ገንዘብ ጥሩት አይከናወል:: ከሉኔ ተመሳሳይ እንተኩል ገንዘብ እለው:: እነዚህ እንታይ ይበግል?
- አዲ ስብ ባር 1500 እብ ባንክ አቅምጫው:: እኔ ባንክ ድጋግጫ እኔ ስብ 4% በዓመት ወለድ ይከሰበለ:: እብ መመሪያዎች 3ኛ ዓመት ክንደጋ በር ይሁልም?
- በር 8000 እብ ባንክ አቅምጫው ስብ እብ 2 ዓመት ባር 160 ቁልል ወለድ ላይበ:: ዓይነት ወለድ ፖት ክንደጋ’የ?

5. የጊዜ ክፍያ አንቀጽ 7200 እና ስት ደመግኘት 12% ነው. በፊልል መለድ አሳይቷል፡ እነዚህም በሰላም፡ ፊል ተምህራሪ እና ክፍያ አንቀጽ በፊልል መለድ እብ ቁጥር 5 ዓመታት ዕድል ክፈልጉ ጥናቸው፡
- ሀ** እብ 5 ዓመታት በፊልል መለድ ክንደረገ՞?
- ለ** እብ 5 ዓመታት በፊልል ተቋላለ ገንዘብ ክንደረገ՞?
- ሐ** በበለሙኑ በፊልል እንተነዱ እብ ስሙኑ ክንደረግ ክሽፍል አለዎ?

ፊ ፊል ስብ እብ ባንክ ገንዘብ እንተቀቀር፡

- ❖ በረከቦ ተመሳሳይ ገንዘብ **መለድ**፡
- ❖ መለድ በበለ ዓመታት ፊል ዓይነት እንተነዱ ተቋል **መለድ**፡
- ❖ እብ ባንክ በፊልል ዓይነት **የፍትሬ**፡
- ❖ በተቀቅሩ ገንዘብ በወጪዎች እዋን **ግብ**፡
- ❖ መጠን መለድ በማሳታዊ **ሱት** ይጠኗል፡

እብ ተቋል መለድ፡ መለድ ተመሳሳይ እይመልድ፡፡ ተቋል መለድ ዓይነት እንተቀመል ቀመር ደመግኘት እና በስዕስ እና፡፡

$$\begin{aligned} \text{ወ} &= \text{ፋ.ወ} \times \text{ገ} \times \text{፻} \\ \text{ወ} &= \text{ቀሉ መለድ} \\ \text{ፋ.ወ} &= \text{ፋይና ውና} \\ \text{ገ} &= \text{ገብ} \\ \text{፻} &= \text{ሱት} \\ \text{ፋይና ውና} + \text{መለድ} &= \text{መጠን መለድ ይጠኗል፡፡} \end{aligned}$$

### ዕም ገዢ 3 . 4

1. እብ ተመሳሳይ ዓይነት ክፍያ ክንደረግ ዓይነት መለድ ክፍያ በሌሎች አገልግሎቶ እንታይ ምንኛው በምሳታት እውን በዛዕባ ተቋሞም ተመያዙ፡፡
2. እና በስዕስ ስድቂ 5% ተቋል መለድ እብ ባንክ በሌሎች አገልግሎቶ መዘግበ እና፡፡ እና መስረት ገዢ ክፍያ እብዚም በስዕስ እናተመያዙ የተከናወነው የጊዜ ክፍያ እና ምልክት ምልክ፡፡

| ስልክ      | መጀመሪያ<br>የተካታለ በር | መጀመሪያ<br>የተገበረ በር | ቀረብ ወጪ | ከዚ ጉባኤ<br>መጠኑ በር |
|----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| 01/01/00 | 500               |                   |        | 500              |
| 02/01/00 | 1500              |                   | ?      | 2000             |
| 02/02/01 |                   |                   |        | ?                |
| 03/02/01 |                   | 300               |        | ?                |
| 04/02/02 | 200               |                   |        | ?                |
| 05/02/02 |                   |                   | ?      | ?                |
| 06/02/03 |                   | 500               | ?      | ?                |
| 07/02/03 |                   |                   | ?      | ?                |

**እስከ 10:-** እብ ስራው አዲ ስራስታይ በር 250,000 ክብ ባንክ ተለዋዕው አንድ  
ትንሹትና የወጪ ዕድል እብ ወጪው 5 ዓመት ከምልስ ተሰማሚች:::  
በቻልል ወላደ አሳቢ እብ ዓመት 8.5% ወላደ በስራው እንተከና::

- ሀ. ወላደ ክንዳይየች?**
- ለ. እብ 5 ዓመት ወጪው ክንዳይ ጥሩበት ይከናል?**

**ፍታዬ:-** **ሀ.**  $\text{ወ} = \frac{\text{ቅ}}{\text{ት}} \times \frac{\text{ዓ}}{\text{መ}} \times \frac{\text{ፋ}}{\text{ወ}}$

$$\text{ዘተወሃሱ } \frac{\text{ቅ}}{\text{ት}} = 250,000$$

$$\frac{\text{ዓ}}{\text{መ}} = 5 \text{ ዓመት}$$

$$\frac{\text{ፋ}}{\text{ወ}} = 8.5\%$$

$$\text{ስለዚ } \text{ወ} = 250000 \times 5 \times \frac{8.5}{100}$$

$$= 250,000 \times 5 \times \frac{85}{100}$$

$$= 106,250::$$

ስለዚ እብ 5 ዓመት በ8.5% አሳቢ በስራል ቅልል ወላደ በር  
106,250 እያ::

- ለ.** እቲ ቤተለዋዕው ሲባ ክስፍልው በግባኝ ጥሩበት እቲ ቤተለዋዕዎን እቲ  
ወላደንም:: ሲለዚ በር 250,000 + በር 106,250 = በር 356,250  
የከናል::

**እስከ 11:-** አዲ ስብ 38 ዓመት እኩዕል እብ ባንክ ገንዘብ እቅምሬው:: እኔ ገንዘብ በቁጥራል ወላደ አሳይ እብ ዓመት 3% በወላደ ከዚህ በC 1200 ደንብ ወለዳ::

ስለዚ::

ስለዚ::

**ሀ.** መሸመርታ ክንደጋጌ ገንዘብ እቅምሬ?

**ለ.** እብ መዋጋእታ ልማት ዓመት ባንክ ክንደጋጌ ገንዘብ ይህልም?

**ፍታት:-** በተወካይ:  $\text{ገH} = 8\text{ ዓመት} : \text{ፋት} = 3\% : \text{ወ} = 1200 ::$  በይተወካይን እንዲተቻ አለንም ዓ.ወ እያ::

**ሀ.**  $\text{ወ} = \text{ዓ.ወ} \times \text{ገH} \times \text{ፋት}$

$$1200 = \text{ዓ.ወ} \times 8 \times \frac{3}{100}$$

$$1200 = \frac{24}{100} \times \text{ዓ.ወ} : \text{ገዢልታኝ ገዢ}$$

$$\text{በ} \frac{100}{24} \text{ አራቢዎች ዓ.ወ} = \text{ብC } 5000 \text{ ዘርዝብ::}$$

ስለዚ እኔ ስብ መሸመርታ በC 5000 እቅምሬ ነይሩ ማለት’የ::

**ለ.** እብ መዋጋእታ ልማት ዓመት:  $\text{ብC } 5000 + \text{ብC } 1200 = \text{ብC } 6200$  ይህልም::

**እስከ 12:-** በC 3000 እብ 4 ዓመት በነወጣ ወላደ በC 4920 ከዚህ:: ያት በዓመት ክንደጋጌ እያ?

**ፍታት:-** በተወካይ:  $\text{ዓ.ወ} = \text{ብC } 3000 : \text{ገH} = 4 \text{ ዓመት}$

መጀለ ገንዘብ = በC 4920

$\text{ወ} = \text{መጀለ } \text{ገንዘብ} - \text{ዓ.ወ} = 4920 - 3000 = 1920 ::$

የቁጥር የፈል::

ስለዚ የፈል::  $\text{ወ} = \text{ዓ.ወ} \times \text{ገH} \times \text{ፋት}$

$$1920 = 3000 \times 4 \times \text{ፋት}$$

$$1920 = 12,000 \times \text{ፋት}$$

$$\text{ፋት} = \frac{1920}{12,000} = 0.16 = \frac{16}{100}$$

ስለዚ የቁጥር = 16%::

### ሙሉሙሉ 3.4

- 1.** መሳሙድ እብ ባንክ በር 15600 ዓመታዊ እኔ ባንክ በዓመት 3% ቁልል ወለደ በኩል እንተካይ ደሳሱ ፊል ዓመት እኔ ገዢበት ክንደረ ይከተል?
- 2.** በር 16000 እብ ባንክ አጥቃው ስብ እብ ሽክስት አዋርኬ በር 800 ወለደ ለኩል:: በቅልል ወለደ ፊልበት እብ ዓመት ክንደረ ማሻሻያ ወለደ ይከተል?
- 3.** በቅልል ወለደ ፊልበት በ 3% ወለደ አስርአ ገዢበት እብ 9 አዋርኬ በር 36.90 እናት ወለደ እኔ ገዢበት ክንደረ እየ?
- 4.** 18% ዓመታዊ ወለደ አስርአ ገዢበት ቁልል ወለደ ምስ ሪፖርት እኔ ገዢበት (የይኬ ወና) ማሻሻል ገዢዎች ክንደረ ዓመት ያደለ?
- 5.** አበበ ቅልል ወለደ አለም ደለየ::  
**ሀ.** እብ 5 ዓመት 3% በዓመት ነውለደ በር 5000  
**ለ.** እብ 6 ዓመት 4% በዓመት ነውለደ በር 4000  
**6.** 4.5% በ 8% ዓመታዊ ቁልል ወለደ ፊልበት በር 500 እብ መካከል ተለቀቁ:: እብ መመሪያ የ 3% ዓመት ዕዳ እንተዳደሩ ተፈሳለ ክንደረ በር ዓይታ?
- 7.** በርሃን በር 14500 እብ ባንክ ዓመታዊ በዓመታዊ ቁልል ወለደ ፊልበት እብ 8 ዓመት እኔ ገዢበት 4785 ወለደ ለኩል:: እኔ ባንክ በዓመት ክንደረ ማሻሻያ ወለደ ይከተል?
- 8.** ወ/ሮ ከደሽ በር 12500 በዓመት 5% ቁልል ወለደ:: በር 9600 ደጂ በዓመት 4 ቁልል ወለደ እብ በሁበት ዓመታዊ ደሳሱ ፊል ዓመት በወለደ በረከሰበት መጠን በር ክንደረ ይከተል?




### ሙጠቃለ ምሉሚሉ ምዕራሰ 3

- 1.** አየላውም እብ ዓመት በር 84,000 ደረሰበ:: በር 12,000 ደጂ ቤት ይከተል:: መጠን አጥቃናና እነዚህ በስበት ደለየ::  
**ሀ.** የበት ምስ እታዊ  
**ለ.** እታዊ ምስ የበት
- 2.** በር 13,920 በመስረት መጠን አጥቃናና 3:5:7 ታስቦት ስባት እንተተመቋል በወጪ ደለየ::
- 3.** በር 3,000 እብ ቤትውስን ዘዴ በር 150 ቁልል ወለደ ይሁልም:: በተመሳሳይ ዘዴን በፊል ዓይነት ፈቻን በር 4500 ክንደረ ቁልል ወለደ ይሁልም?

4. በራሱን ታርክን ማር 24,000ን ማር 36,000ን በቋድም ስጥብ ሲሆም ለምሳት ፌዴራልም:: እብ መመከራታቸው ማር 25000 ትርፈ (መስሰብብ) ለነበረም:: በዘዋዕኑም መጠን ገንዘብ መሰረት ነት ትርፈ ከነጋይ ይማቅላዋ?
5. 20 ካረዳቶች ከያደም እብ 8 መዓልታዊ ባካረዳው ግራት 16 ካረዳቶች እብ ከነጋይ መዓልታዊ ይመዳኅዋ?
6. አንተ መከና እብ 4 ስጥት 160 ከመጣት ተጊዜበ:: 400 ከመጣት ተጊዜበ ስጥት ይመዳኅለ?
7. እብ አዲ ፍብርኩ ዓለባ 30 ስጥት እብ መዓልታዊ 40 ማረኞት ይከልሙ:: 240 ስጥት ከ እብ መዓልታዊ ከነጋይ ከኖት ይከልሙ?
8. በብር 120,000 ባተሻደገት መከና ተወስኝ ማር 5000 ወግኘ ተገዢና በብር 132,500 እንተተሽቦ ትርፈ በሚከታዊ ከነጋይ ይሞላዋ?
9. 12% በምስክር በብር 2024 ባተሻጠት በሽከለታዊ 12% ትርፈ የኩርከብ በሽንጋይ ከተሻየጥ እለዋ?
10. አሳብ በ15% ቁልል ዓመታዊ ወለድ ማር 6000 እብ ከነጋይ ዓመታዊ እና ማር 8700 ባኩመን?
11. ቁልል ወለድ ባተወስኑ ገንዘብ እብ ወጪዎች 5 ዓመታዊ ምሳሌ ስለስተ ሰብዓ እና ዓይነ ወጪ ማሳረ ባኩመን ዓመታዊ ወለድ ከነጋይ እንተሻይና እና?

# የሰራተኞች 4



## አጥቃትና ማረዳዎች

### ሰላም እና ምልሬ

ተምህር እና የመጀመሪያ የሚተምህርበው:

- ⦿ መረዳዎች ተለክቦን ቁልል መስመራዊ ግራፍን ክበ ግራፍን በተመሳሳይ መረዳዎች ተሰላለን::
- ⦿ ማእከልና ወጥኑት፣ ነውታረን ማእከል ከፋለን በተመሳሳይ መረዳዎች ተግባሱ::
- ⦿ የልጻው በተመሳሳይ መረዳዎች ተደረገ::

### ቀንድ ትክክተኛ

**4.1** የህብኩት ማሆናቸውን ማረዳዎች የህብኩት

**4.2** ቅዱሳን የህተማዎችን ማስጠበቅ ገዢዎችን ክበ ገዢዎችን

**4.3** ማስኩስ ዘዴት ዓይነቶች ማስኩስ ከፋይን ቅዱሳን ማረዳዎች

- ⦿ ቅዱሳን ዓይነቶች
- ⦿ ማጠቃለዎች ማስጠበቅ

## መክተም

እብ ዕለታዊ መነበረዎች ይች ስባት መረዳኬታ ካብቶም መቻም፡ ባሻታታት ማውጣት አበባ፡ አዲ እና፡ ሰላምና ደማ በስርዓት ቤተአከቦን ቤተመመሪያ መረዳኬታ ክህል፡ አገልግሎት ይስዱ፡ እብዚ ምልሬና እዘ ማረጋገጫ አተክኩስና አመማምናን መረዳኬታ፡ መቻም፡ የሚተመዘገበ አገልግሎት የሚፈጸም አገልግሎት ክብር የሚፈጸም፡ ከምኑ የሚገባ መረዳኬታ ክትመሄና አገልግሎት፡፡

### 4.1 ምስክር በሞተቻም መረዳኬታ መሳካት

#### ቁጥር ቁጥር

|              |            |
|--------------|------------|
| — መረዳኬታ      | — ምስክር     |
| — ፍጤት አገልግሎት | — ስራሽ መስክር |

ምልክት ምት ተስፋ በተደረሰ ገዢቅና ይጠቀሙ፡፡ የምልክት በሞተቻም በቅርቡ ተስፋ በበኩመኑ በምትኩልን በምተቻምን ነቱ ምቅና ቅለል ይጠበረ፡፡ የአገልግሎት አዲ የምልክት ተስፋ የሚፈጸም አገልግሎት እና የሚተመዘገበ አገልግሎት በቻም፡፡

እብዚ ተስፋ ምልሬናዚ የምልክት በሞተቻም መረዳኬታ መሳካት ክትረክ አገልግሎት፡፡ በሁሉም ተስፋ በምተቻም ደማ እዘ በስራ ተስፋ በምስራት ይሞሩዋ፡፡

#### ንጥረት 4.1

እዘ መረዳኬታ እብ 20 ተምህር እየ ተከከለ፡፡ አድራሻ ተምህራይ እብ ሰደርሏ ክንደይ ሰባት ከምዘነበና ተከተለ በዝተረስበበ መሰረት በስራ መሰረት አለበበ ወልደታት ተመዝግበዋል፡፡

2፡ 4፡ 6፡ 5፡ 7፡ 2፡ 4፡ 3፡ 6፡ 5፡ 3፡ 7፡ 8፡ 4፡ 3፡ 6፡ 5፡ 8፡ 3፡ 2

ዝምር በስራ ሰቶታት መሰረት፡፡

- ሀ. እብ ሰደርሏ 2 ሰባት ከለውም ክንደይ ተምህር እየም?
- ሐ. እብ ሰደርሏ 3 ሰባት ከለውም ክንደይ ተምህር እየም?
- ወ. እብ ሰደርሏ 5 ሰባት ከለውም ክንደይ ተምህር እየም?
- ወ. እብ ሰደርሏ 6 ሰባት ከለውም ክንደይ ተምህር እየም?
- ጋ. እብ ሰደርሏ 7 ሰባት ከለውም ክንደይ ተምህር እየም?
- ጋ. እብ ሰደርሏ 8 ሰባት ከለውም ክንደይ ተምህር እየም?

ስድቻ መልከታት በምጥቃዣ ነቱ መረዳናታ መጥቃላል ወይ ደማ መሬንቻ ይከናል:: እብሉ ፍይ መሬመርታ ዓምዳዊ ተርታ ነቱ ስድቻ ተመለክ አለመ:: በተረፈ ዓምዳዊ ተርታታት ነቱ ስድቻ ግኝ ተምህር በፊልተኛው ከተመለሳም ተገኘይም አለው::

| በዝር ስነ ክበት ስራ                                  | 2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | በቅስ ስነ ደምር |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|------------|
| ምስክር   | / / / |   |   |   |   |   |   |            |
| ከብ ስደርሱም ነቱ ቴተማች በዝር ስነ ክበት ስራ በዝር ስነ ክበት ተምህር | 3     |   |   |   |   |   |   |            |

#### ስድቻ 4.1: በዝር ተምህር በበዝር ስድቻ

መረዳናታ በስድቻ መልከል እንተተመሱ በዋላ መርከናን እባ ተቃማ መውጫን ከምነት ከኩል ከብ 3ጥራት 4.1 ተዕዛዣሁ ወመሳሪያ ይከናል እያ:: እንዲሁት ከብ ቅድማዊ ዓምዳዊ ተርታ ስድቻ 4.1 እንርዳ አሳቢ 3 ተምህር እባ ስደርአም ከከላተ ስባት ከምዘለዣዎም እያ:: በተመሳሳይ ማረጋገጫ በስድቻ በስድቻ እንደሆነም 3፣ 4፣ 5፣ 6፣ 7፣ 8 ስባት ከለዣዎም ተምህር መቀሌ ይከናል እያ::

በዝር መልከታት ሚስ በዝር እባ ስደርአም ነቱ ቴተማች በዝር ስነ ክበት ስራ በዝር ተምህር ማስረጃ እያ::

ከምነት ላይ ደማ ላይ ደማ መልከታት ይቦግል::

### ዕቅጥና ስ 4.1

- እባ ስደርሱም ከንደረ ስባት አለው? እባ ስደር ደዊ ከፍልነው ከከንደረ ስባት ከምዘለዣና የምፍላጥ ላትና:: ተርታ መልከት ተመቁምነው በምምነው ደማ እዘ በስድቻ ስደር መልከ::

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| በዝር ስነ ክብ ስራ                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ምስክር  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ከብ ስደርሱም ነቱ ቴተማች በዝር ስነ ክብ ስራ በዝር ስነ ክበት ተምህር |  |  |  |  |  |  |  |  |

- የፍሰራ አትፈትዎም ዓይነት ተምህር እንታይ እያ? እንግልካች፣ አሳቢ፣ ሲሆዣት፣ ሂዕስ፣ ከሚሰጥ፣ ሂሳብ፣ ሂሳብተሰ፣ ሂሳብተሰበ፣ ሲሆን ከልአትን መምራዏ ተስኬለ እናነው::

|                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| አትፈትዎም ዓይነት ተምህር      |  |  |  |  |  |  |  |
| ምስክር                  |  |  |  |  |  |  |  |
| የፍሰራ አትፈትዎም ዓይነት ተምህር |  |  |  |  |  |  |  |

ከብ ዕም ተደርጓል 4.1 መረዳከታት ከመይ ከምህጥመር ጥሩት እንተይከነስ መረዳከታት ከመይ ከምህለከበት እውነት አስተያየት ትመዛዣ፡፡ የአበነት በዘመኑ በፍላይ ሲሳይንስ አፈጻጸመ ተምህር ጽምፍላጥ ሲደረሰኝ መማግሀርታት አስተያየት በፍላይ በፈጻጸም ዓይነት ትምህር ሲሳይንስ በፍላይ ሲደረሰኝ ሲምሳታት እኩ በድረሰ መረዳከታት ምክንያት ይከናል እኩ፡፡

### መልመዳ 4.1

1. 30 ተምህር በተወለደት-ለም አዋርሱ ጉምሬው ተከተሉም፡፡ በመሰረት እኩ በግብር ሁኔታ ያለፈ እኩ በስራ ውስጥ ተመዝግበ እለሁ፡፡  
መስከራም፡ ሂደር፡ ጥሩ፡ ለከተት፡ ሂደር፡ ጥሩ፡ መስከራም፡ መስከራም፡ ሂደር፡ ጥሩ፡ ለከተት፡ ሂደር፡ ጥሩ፡ መስከራም፡ ስነ፡ አምል፡ ነሐድ፡ መጋቢት፡ ማንበት፡ ተከሳሽ፡ ሂደር፡ ለከተት፡ መስከራም፡ ስነ፡ ማንበት፡ ለከተት፡ መጋቢት፡ ሂደር፡ ጥሩ፡ መስከራም፡ ተከሳሽ፡ ስነ፡ ማንበት፡፡ ለደዚ ምልከታት ተመቻዣሁም እኩ መረዳከታት ተመሩ፡፡
  2. 40 ተምህር ሂሳብ ከብ 20 ተፈተናም በረሰቦች ውስጥ ከምህለዎች  
ተመዝግበ እለሁ፡፡
- 15፡ 16፡ 15፡ 16፡ 18፡ 19፡ 20፡ 8፡ 10፡ 12፡ 15፡ 16፡ 15፡ 18፡ 16፡ 16፡ 18፡  
19፡ 20፡ 11፡ 9፡ 8፡ 10፡ 18፡ 8፡ 9፡ 10፡ 18፡ 19፡ 12፡ 15፡ 16፡ 16፡ 12፡ 16፡  
19፡ 10፡ 8፡ 9፡ 20
- ለደዚ ምልከታት ተመቻዣሁም እኩ መረዳከታት ተመሩ፡፡ ታክቶታት 3ን 4ን  
በበንደር ሪፖርት መቅረብ ዕም በምግባር ከብ መማግሀርታት አስተያየት እኩ፡፡
3. በፍላይ እተፈጸመው ዓይነት ስጋፍ እንታይ እኩ? ይቀርብ ከፍልዢም በፍላይ  
አፈጻጸሙ ዓይነት ስጋፍ እንታይ እኩ? ይቀርብ ከፍልዢም በፍላይ ምልከታት፡፡

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| የፍልዢም አፈጻጸሙ ዓይነት<br>ስጋፍ          |  |  |  |  |  |  |  |
| ምልከት                             |  |  |  |  |  |  |  |
| III. ዓይነት ስጋፍ<br>አፈጻጸሙ በፍላይ ተመሬም |  |  |  |  |  |  |  |

4. ምስ ዓይነት ከተከተሉም ተደልቶ ሲሆኝ እንታይ እኩ? ይቀርብ ከፍልዢም ከፊልዢም  
አፈጻጸም ሲሆኝ እንታይ እኩ? ይቀርብ ከፍልዢም በፍላይ ምልከታት፡፡

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ከተሰጠው ትደልዎ ዓይነት<br>በርሳ       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| መስተካከል                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| በዚህ ዘዴ ሰራሽ ከቅርቡ<br>ዘመኑ ተመሬዋል |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2 ቁጥርና ማትንታናን መለመር ገራፍትን ፖሮግራም

### አጭና ቅዱት

— ቁጥር

— ሂሳብ ገራፍ

— ፖሮግራም

ገራፍ ገምገናው ከሚያስተካክለ ተፈልጋል ይ? የገራፍ እንታይ እየ በኋላረከውም? እብዚ,  
ንእሳ የሚፈጸመ እኔ ዓይነታት የገራፍ በኋላ መለመራዊ የገራፍን ተርጉትን ከተመሣሪ  
አገልግሎት::

### አንቀጽ /መለመራዊ/ የገራፍ


የገኝት የገራፍ ምስጠናዸን አንቀጽ የገራፍ ምክንታ ከተለለው እኔ በስራው የገኝት ሰርአት::

### ንጥረት 4.2

1. ካወጣ በስራው ነጥረቤትት እኔ ምኻዎ ተፋይ በምቃዬ ወሰንን መለመራት  
ተጠቁምኩም ከተከከለውም::  
 a.  $(2: 3) : (4: 5) : (3: 6) : (1: 2) : (5: 10)$   
 b.  $(2: 4) : (4: 8) : (3: 6) : (1: 2) : (5: 10)$   
 c.  $(2: 10) : (4: 8) : (6: 3) : (10: 2) : (3: 7)$
2. ወጪ አኅ ከተማ ገኩዎችን መኖራቷታት ተመዝግበ በተረጋኙበት ወልኩ እኔ በስራው  
ሰራሽ ተዋሂወ እለ::

|              |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| መስተካከል       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| ወጪ በፊጥ ፍርድዎች | 43 | 53 | 50 | 57 | 59 | 63 | 67 |


- ሀ.** እቶም ነጥበታት አብ ምኑው ብርሃና በምቻማግኘት በወሰን መስመራት አተቁስክዋል:: (መዓልቱ አብ የዳማግዊ ሆነት፣ ወጪ ድጋግል አብ የምኑው ሆነት ምቻማግኘት ተከለለ እንደም::)
- ሻ.** አብቱ ግራኝ ክንድይ ነጥበታት አለመ?
- ሻ.** እቴ አዘጋጅ ቤተመዘገበ ወጪ ክንድይ እየ?
- ሻ.** እቴ ቤት ቤተመዘገበ ወጪ ክንድይ እየ?
- ሻ.** ወጪ እቴ ከተማ ደጋፍ ማስ እናወሰን ወ እናነከሮ ካይደ?
- 3.** ንዑስ አስດቦ ነጥበታት በምትአከባቢ አብ ነተፈለያ እዋጥት አነበረ ወጪ መከናዣ ቤት ግራኝ ስካላ:: እነዚህ ግራኝ በምርካይ ንዑስ አስດቦ ስተዋታት መልሳ::



ስነድ 4.1

- ሀ.** አብቱ ግራኝ ክንድይ ነጥበታት አለመ?
- ሻ.** እቴ አዘጋጅ ቤተመዘገበ ወጪ ክንድይ እየ?
- ሻ.** እቴ ቤት ቤተመዘገበ ወጪ ክንድይ እየ?
- ሻ.** ወጪ መከናዣ ደጋፍ ማስ እናወሰን ወ እናነከሮ ካይደ?
- ሻ.** አብቱ ግራኝ ወጪታት ቤቱን ስድቅ ስካላ::

**4. ነገር በለዕላም የገዢ መሰረት ቤትና ስራ አድራሻ እና መልሰ::**



ስነድ 1.2

- ሀ. አበቱ የገዢ ክንደጋጀ ነጥበታት አለው?
- ለ. እቲ በዓለም በተመዘገበ ክብደት ክንደጋጀ እየ?
- ሐ. እቲ በኢትዮ በተመዘገበ ክብደት ክንደጋጀ እየ?
- መ. ክብ ግብ ፍብ ግብ እናነካው ይ ካይደው ወይስ እናውልኝ?

ከላይም አብ ጽጌዎች 4.2 በረክሰኑም የገዢ ቤት ሙንጻዬ የገዢ ይበጣል:: አንቀጽ የገዢ ቤት ክልተ ተተክክለት የምንበባር ይጠቀሙ:: አንቀጽ የገዢ የምግዋን የዳማግዋን በንግታት ሲሉ ለለዕላም ስራ አድራሻ ተተክክለ እቲ የገዢ አብ መሰመር በንጻ ይችሞታ::

አንቀጽ የገዢ የምንበባ::

1. እቅዱታት በጥቃቃቁም ነጥበታት እቅዱታ::
2. እቅዱታት በወሰን መሰመራት ነጥቀሙ::

አንቀጽ የገዢ ክብ ግብ ፍብ ግብ በዘመኑው በቅርቡ አበራታ የምርክራ ይጠቀሙ:: አዲ አዲ ግብ ደንብ አንቀጽ የገዢ አንቀጽ ተርጓች ተባሸል ይቆወል::

አንቀጽ የገዢ ክልተ አበራታታት ክመይ ከምዝማመኛን ክመይ ከምዝፈለጋን ተማሪች ዘርሳ የገዢ እየ:: አብ ገን እቲ አንቀጽ የገዢ በለዕላም ቁዱታታት የቅርቡ ይበጣል:: በንግታት (የምግዋን የዳማግዋን):: ሪሳድ:: የቅርቡ ነጥበታትን መሰመራትን አካላት አንቀጽ የገዢ ቤት እያም::

✚ ሪሳድ አንቀጽ የገዢ እቲ የገዢ በዘመኑው እንታይ የምናና ይጠቀሱ::

- ✚ የዳማዊን ዓምድዊን ምልከታት አብቃር ገራፍ እንታይ ዓይነት ሂቀታት ከምባተቸውመው ይኋገሩትኝም::
- ✚ የዳማዊን ዓምድዊን ፍቃድት ክንደጋ በበላ ወይ ድማ ሚስጥ ሰነበር ሲደረሰ
- ✚ ነጥበታት ይስኑ ንቅጣቸት በተቸውመው ሂቀታት የርይእቶችኝም::
- ✚ ካሱ ነጥበታት ለተከለከለው መሰመራት ድማ ባምት ዓይነው አብ መንገኘ እያም ነጥበታት በርካበ ወጋታት ይህበኝም::

## ታይ ገራፍ

አሁን ደማ ካልኩ ጥያ ገራፍ በበላ ዓይነት ገራፍ ከተራኙ እኝም:: ጥያ ገራፍ አብ አንቀፅ ገራፍ በተፈላለም ስያጻ ፍቃድ ተደርጉ እንደግዢ ገራፍ ተቀረቡ ይቆወል::  
ጥያ ገራፍ እንታይ መሳተቸ ምንም ቀንም ገዢ እንደግዢ ገራፍ ተቀረቡ ይቆወል::

### ንጥረት 4.3

1. አብዛኛው በስዕበ አብ ምስ አበራታቸቱ ተዋሮበ እሉ:: በተቸውመው ክፍል እኩ ክንደጋ መሳተቸ እየ? በይተቸውመው ክፍል እኩ ክንደጋ መሳተቸ እየ?
2. አብ ክልተ መሳሪ ክፍል ተመቻቸ ክብን ፍቃድ ክፍል በተቸውመን
3. አብ አርባዕት መሳሪ ክፍል ተመቻቸ ክብን ስለስራለም ክፍል
4. አብ ሽ-ክ-ሽተ መሳሪ ክፍል ተመቻቸ ክብን አርባዕቱለም ክፍል
5. ክቢ በምሳሌ ክፍል ተመቻቸ ክብን በምሳሌ ክፍል ተመቻቸ ክፍል:: 10% በምሳሌ:: 20% በምሳሌ:: 30% በምሳሌ:: 40% በምሳሌ::
6. በዘመኑ ተምሃር ክፍልኝም አበራታ በምሳሌ ክፍል የቅርቡ የቅርቡ እኩ እኩ እኩ እኩ
7. መሳተቸ የቅርቡ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ
8. ክቢ በምሳሌ በሙስኑ በዘመኑ ተምሃር እኩ ክልተ ምቅረብ::

አብዎት ክብታት ከም መለሰ ክፍል ተመቻቸ በምሳሌ በስራታት መሰረት ገይኖም አበራታ ገዢ እኩ እኩ

አድራሻ: ከፌ.ል ዓዲ ለከተሱት ይመቻቸላ:: ከምዘ. በግብርናቶም ከበ. ማረፊ.ት ይመቻቸላ::

የጂዢ ማረፊ ማረፊ የዋና ከርሳ. እንተኩነት አድራሻ ከፌ.ል ከበ. ማረፊ.ት ለለም  
በዕስተኛ በምርሱ እኔ; ከፌ.ል ምስቱ; መለዳ የምንስዣር ይመቻቸላ:: ለለዘ. አድራሻ ለለም  
ስከተሱ የጂዢ ማረፊ ተብ. ዓይቱ መቻላለ መጠን በውክል እያ::

አብ የጂዢ ከለም ወጪታት ይደመና:: በዕስተኛ ከርሳዎች አድራሻ ለለም እኔ;  
የጂዢ የምርሱ ይመቻቸላ:: ተብ. በ  $360^{\circ}$  ይፈጥሩ::

**እስከ 1::** ቁጥር ፊርማ በተ ተምህርቱ ከምዘስዣዎች ተሽንሽነ:: የሰራዎች 40%::  
የመቀዱት በስራዎች 25%:: የሚደ ከዕስ እንደ 15%:: ተተክልታት 10%::  
የመስራዎች መከና ይመቻቸላ:: በዕስተኛ አድራሻ ለለም የጂዢ እንተማለዎች ከምዘ. በስራዎች::


$$\text{ሀ. } \frac{\text{የሰራዎች } \text{ በስራዎች}}{100} (360^{\circ}) = 144^{\circ}$$

$$\text{ለ. } \frac{\text{የመቀዱት } \text{ በስራዎች}}{100} (360^{\circ}) = 90^{\circ}$$

$$\text{ሐ. } \frac{\text{የሚደ } \text{ ከዕስ } \text{ እንደ } \text{ በስራዎች}}{100} (360^{\circ}) = 54^{\circ}$$

$$\text{መ. } \frac{\text{የተተክልታት } \text{ በስራዎች}}{100} (360^{\circ}) = 36^{\circ}$$

$$\text{ፈ. } \frac{\text{የመስራዎች } \text{ መከና } \text{ በስራዎች}}{100} (360^{\circ}) = 36^{\circ}$$



ስነድ 1.3

## መልሆና 4.2

- 1.** ከብድት አደ ተምህራይ ካብ 1991 ፕሮግራም ክሳብ 1997 ካብ ዓመት ፍብ  
ዓመት በኋላ ስለዚህ አስፈላጊ ይቀያየር ነው::

| ዓመት      | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ከብድት ቀበሌ | 48   | 50   | 54   | 54   | 53   | 52   | 50   |

- ሀ.** እቲ አብ ስራታዊ ለሎ መረዳእታ ገዢዎች ስንጻዬ ግራፍ ስኩል::
- ሁ.** ሁሉም እቲ ግራፍ ማረጋገጫ::
- ሂ.** እብቱ ግራፍ ክንድይ ካጥበቃት አለመ?
- ሄ.** እቲ ተምህራይ ከብድት አውልነለም ዓመታት ይለየ::
- ህ.** እቲ ተምህራይ ከብድት አነስተኛው ዓመታት ይለየ::
- ሇ.** እቲ ተምህራይ ከብድት ሲደመሰስለን ሲደናከሩለን ዓመት ይለየ::
- ለ.** እቲ በተመዘገበ ለለዓለ ከብድት ክንድይ አይ?
- ሉ.** እቲ በነሳስ ከብድት ክንድይ አይ?
- 2.** አደ ተክክለው ልሳሽ የኋላ ተገኝና:: ለስኔ እቲ ልሳሽ ይሙ በበ 10 ደቂቃዬ  
አፈላጊ ከምዘለሁበት ተመዘገበ::

| ግብ (ብድቀዋ)      | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|----------------|---|----|----|----|----|----|----|
| ሸስ (በ በንተ ግሬታ) | 5 | 26 | 45 | 61 | 74 | 80 | 85 |

- ሀ.** ለክር መረጃዎች ተጠቃሚነት መሰመራዊ ግራፍ ስኩል::
- ሁ.** ይስኔ 25 ደቂቃዬ ምወቅዎች ለስኔ እቲ ልሳሽ ክንድይ ከኋላ ተሞቃለን ከምዘለሁበት  
የማቻቻት ይለየ::
- ሃ.** ይግኘል 15% ወርካዊ እቶች ይኖሩ:: 30% ንቅድበት ወቅኬ, ይገባኙ:: 20%  
የኋላ የኋላ የኋላ:: 25% ንቅድበት ተምህርት ይቀ ወቅኬ, ይገባኙ:: በተረፈ  
የማቻቻት ይተቀመለ::
- ሄ.** እብ ጥሩ ግራፍ ዓቃን ጥቅምነት ለወቅኬ ወቅኬ, በወቅኬ ክርናዬ ክንድይ  
የኋላ::
- ህ.** እብ ጥሩ ግራፍ ዓቃን ጥቅምነት ለወቅኬ ወቅኬ, በወቅኬ ክርናዬ ክንድይ  
የኋላ::

- ፩.** አብ ጥያ ቐረፍ ዓይነቶ ገዢ አውልኝ ወግኑ አውሳድ ክንደጋ ደንብ እና?
- ፪.** አጠቃላይ መርካዊ እቶት ድማል ዘርዝር ጥያ ቐረፍ ስሳል::
- ፫.** መርካዊ እቶት ድማል በር 3000 እንተገኝነት ዓይነት አውልኝ ወግኑ ክንደጋ እና?
- ፬.** አዲ ሰራተኞች ከፍን አብ መርካዊ መሰከረም በር 1500 ተርፈ ላይበት በር 600 ደመግኗል:: በር 450 ዓይነት ዓይነት ዓይነት ደመግኗል:: በር 300 ዓይነቶ ገዢ በር 150 ዓይነቶ እንተውጭኝ::
- ፭.** ወግኑ እቶት ለተ ሰራተኞች ከፍን በሚል ወግኑ ገለዥ::
- ፮.** እነዚህ ወግኑ እቶት ዘርዝር ጥያ ቐረፍ ስሳል::

### 4.3 ማኅኝነድ መሰኞት፣ አውታሪ፣ ማኅኝነድ ከፈሰን ፍጤታዊ መረጃዎች

#### ቍል ቁጥር

|              |              |        |
|--------------|--------------|--------|
| → ማኅኝነድ ከፈሰን | → ማኅኝነድ መሰኞት | → ፍጤታዊ |
| → ማኅኝነድ ከፈሰን | → አውታሪ       |        |

ማኅኝነድ ማለት ወጪ አዲ እኩለ መረጃና አመልካት አበራታ (መጠን) እና:: ማኅኝነድ በስለሰተ ዓይነት ዓይነት ዓይነት ደመግኗል:: ዓይነት ደመግኗል ማኅኝነድ ወጥናት:: አውታሪን ማኅኝነድ ከፈሰን እና::::

ማኅኝነድ ወጥናት:: አውታሪን ማኅኝነድ ከፈሰን አዲ መረጃና በጥምጣዊ በሆኔባ እና መረጃና በስለሰተ አበራታ ከተረክክበ ተከተለለ::

### ንጥሩ 4.4

1. የሚከርር ወረቅት 5ኛን 6ኛን ከፍላታት ወሰድና አገልግሎት እና::::
2. አብ ስድስድ ከፍለ ቤት ማኅኝነድ ወጥናት ክንደጋ እና?
3. በዚ ገዢ የሚከርር ማኅኝነድ ወጥናት ከመድ ከምዘርከብ ተመያየች::
4. 9 ተምህር አብ ሰደርአም ክንደጋ ስጣት ከምዘረዥ ተከተልና በዘንብ መልስ መሰረት እና አስቀበ አበራታ ተመዘገበ እሉ::

3፡ 4፡ 4፡ 3፡ 5፡ 4፡ 4፡ 3፡ 6

- ሀ.** ማእከላይ በነሐሴ ስብ እብ ሰደራ ክንደር እየ?
- ለ.** በዘመኑ የዘመኑ ቁዕሪ ክንደር እየ?
- ሐ.** እቲ መረዳከታ ክብ በነሐሴ ፍብ ነዕስ በምሳራው ማእከላይ ቁዕሪ እቲ  
መረዳከታ ይለየ::
- መ.** አፈላገድ እቲ ነዕስ በነሐሴ ቁዕሪ እቲ ነዕስ ቁዕሪ እየ?
- 3.** ህሁሮ ዓስተት የጥምህርቱ ክብ 100 ተፈተና እዘ በስልክ ወጪዎች  
ይለየ::
- 85፣ 90፣ 95፣ 80፣ 85፣ 85፣ 70፣ 90፣ 92፣ 82
- ሀ.** ማእከላይ ወጪዎች ህሁሮ ክንደር እየ?
- ለ.** ነዕስ ቁዕሪ ነዕስ ወጪዎች በምሳራው አፈላገየው ይለየ::
- ሐ.** እቶም ወጪዎች ክብ በነሐሴ ፍብ ነዕስ በምሳራው ማእከላይ ወጪዎች  
ይለየ::
- መ.** በዘመኑ የዘመኑ ወጪዎች አያይዥ እየ?

## ዕዋ ገጽ ስ 4.2

1. ያደሙ ያቀ ክፍል ከም ጽምፍት ፍትኬ:: እቲ መረዳከታ ይመግባህ:: እብ  
ክፍል ከም በዘመኑ የዘመኑ ያደሙ ክንደር እየ? ማእከላይ ወጪዎች  
የደሙ እቲ ክፍል እውነት ይለየ:: ፍሳሽ ክፍል ከም በርካቤ ምም ተምሃር ምስ  
የደሙ ከም በምሳራው ወጪዎች ክብ በርካቤ ማእከላይ ያደሙ እስልዕና::  
አፈላገድ እለው ይ? እንተለየ ክንደር እየ? ጽምንታይ ከ ከምኑ ክይኑ?
2. ያቀ ክፍል ከም በተወስዶለው አዋርኬ በምሳራው አያይዥ ወርቅኬ በዘመኑ የዘ  
መኑ የዘመኑ ይለየ::
3. ፍብ ክፍል መረዳከታ በተ ተጥምህርኑ ክይደከም እብ 5 ዓመት በነበረ  
በነሐሴ ያቀ ተብትኑ ያቀ እንሰትኑ ተምሃር መዘማሪ:: ማእከላይ በነሐሴ ያቀ  
ተብትኑ ክንደር ክይኑ? ማእከላይ በነሐሴ ያቀ እንሰትኑ ክንደር ክይኑ?  
ማእከላይ በነሐሴ ከፈው ተምሃር ክንደር ክይኑ?

ማእከላይ ወጪዎች እንታይ ምሸኞን ክመይ ከምኑርከብን ክብ ጽጥፈት 4.4ን ዋና  
ገጽ 4.2ን በተወስኑ ክፍልው ልኩብኑ ከም:: በተወስኑ ይመግባህ እዘ በስልክ  
መግለፉ ጽርአ::

## ማሳሳይ ወ·ዕኑት መረጃዎች

**ጥርጉም 1:-** እነዚህ ወ·ዕኑት አበባ ይህንን አርባው ማረፊያዎችን በዘመኑ ነጥሃ ማረፊያዎችን  
የሚሆን አርከብ ወ·ዕኑት ነው::

በላምና ማሳሳይ ወ·ዕኑት ማሳሳይ ተብሎ ይቀለዋ::

$$\text{ማሳሳይ ወ·ዕኑት} = \frac{\text{ድጂማር ካሉ መረጃዎች}}{\text{በዘመኑ መረጃዎች}} \cdot 100\%$$

**እስከ 1:-** እብ ፊደል በተ ችግሩ ተምህርቱን 3 4 መኖራቸ በተ ዘዴበት በተመክምሮ በዘመኑ  
ተምህር ክምንስልበት ነው::

3: 6: 11: 8::

ማሳሳይ ወ·ዕኑት በዘመኑ እቶም በተ ዘዴበት በተመክምሮ ተምህር ይለዋ::

**ፍታው:-**  $\text{ማሳሳይ ወ·ዕኑት} = \frac{3+6+11+8}{4} = 7 ::$  እብ ማለት እብቶም እርግዳታ

ተስተካታለቸ መኖራቸታት በማሳሳይ በዘመኑ 7 ተምህር እብ መኖራቸ  
አብቸ በተ ዘዴበት ተመክምሮ ማለት ነው::

**እስከ 2:-** ስወርተ ተምህር ፊደል ክብ 15 ተፈጻሚ እብ አስወበዎ ወ·ዕኑት  
ረስቦም::: ማሳሳይ ወ·ዕኑት እቶም ተምህር ክንደይ ነው?

11: 10: 13: 12: 11: 8: 12::

**ፍታው:-**  $\text{ማሳሳይ ወ·ዕኑት} = \frac{11+10+13+12+11+8+12}{7} = \frac{77}{7} = 11 ::$  እብ ማለት

ፊደል ተምህርና በማሳሳይ 11 ክብ 15 ወስቦ ማለት ነው::

**እስከ 3:-** ማሳሳይ ወ·ዕኑት 204: 135: 310: 256: 330 ጥ 223 ጥ ይለዋ::

**ፍታው:-**  $\text{ማሳሳይ ወ·ዕኑት} = \frac{204+135+310+256+330+223}{6} = 243 ::$

ማሳሳይ ወ·ዕኑት በጣም መቻል ዓይነት ማሳሳይ ከይኑ በፍቅር መረጃዎችና  
ቀዢራዊ እንተርይና ከለማ እንሰርአለ ነው::

ፊደል ዘዴበት ተብሎ ማሳሳይ ወ·ዕኑት በይተወበዎም ወይ ይመግ ነቱ መረጃዎች  
በተከክለ በይገልዥ ከይኑ ከተረክበው ተስኬለ እናም::

### ንግድነት እና በስዕስ ስነት ሲሸጋ:

ማኑስና ወ-ዕሳት በዘመኑ ተምህር ፊደል ቤት ተምህርና በበ. ክፍል. 48.7 እኩ:: እብላ. 48.7 ማለት በበ. ክፍል. 48.7 ተምህር አለው. ገማለት እኩ:: የፌ 0.7 በስዕስ በዘመኑ ተምህርና በተቀባዩ የለን::

ስለዚ ፊደል ፊደል የዘመኑ ተምህርና ወ-ዕሳት ቤት ከምቱ እኩ ስዕስ በተገለዥ ተጠገኘ በለምዶ ከይኖም እያንረስነበሱም::

### ማኑስና ክፍል.

**ማኑስና ክፍል.** ቁዕርታት ማለት እቶም አለው. ቁዕርታት ከዚ በኋእስስ ዓብ በዓቦ ወይ ደማ ከዚ በዓቦ ዓብ በኋእስስ በቋድሞ ለወጪ ምስ ተቋሙው እዚ ማኑስና በርከብ ቁዕር እኩ::

እኩ አርዝር ከዚተገኘለ. በዘመኑ ቁዕርታት እንተሂላየው እኩ ማኑስና ቁዕር እኩቱ ቀድሞ ለወጪ ማኑስና ክፍል. እኩ::

እኩ አርዝር ተገኘለ. በዘመኑ ቁዕርታት እንተሂላየው ደማ እኩ ማኑስና ክፍል. ደማር እቶም ከላተ ማኑስና ቁዕርታት እንተሂላቀል በ 2 ይከውን:: እኩ ማለት ማኑስና ክፍል ከዚ ቀድሞ ለወጪ ለወጪ ምስ ተቋሙው ከላተ ቁዕርታት ማኑስና ወ-ዕሳት እኩ ማለት ይከውን::

**እስተዋዕስ:-** በዘመኑ መረዳክቶ ተስተ ማኑስና ክፍል ማሰራ በዘመኑ መረዳክቶ ሰዕስ ማኑስና ክፍል እኩ::

**እስተ 4:-** እኩ ፊደል መዘጋጀዣ. በታ ቁመት 7 ቅድሚያዕስት በሚቻቻር ከምህስስዕስ እንተተመዘገበ ማኑስና ክፍል. እነዚ መረዳክቶች ያለዋ::

41: 60: 47: 42: 42: 47: 44

**ፍታው:-** ማኑስና ክፍል. ከተረሱበት መጀመርታ እቶም መረዳክቶች ከዚ በኋእስስ ዓብ በዓቦ በቋድሞ ለወጪ ለወጪ ምስ ከምህስስዕስ እቅምዎ::

41: 42: 42: 44: 47: 47: 60

እኩቱ አርዝር 7 መረዳክቶች አለው:: ሲለዚ እኩ ማኑስና ክፍል. እኩቱ በተሰርዞ አርዝር መበል 4<sup>ኛ</sup> እኩ::

ስለዚ ማኑስና ክፍል. = 44::

**እስተ 5:-** ዕድሜ 10 እባለት ዘመኑ ፊደል ጉዢለ ተምህር ከምህስስዕስ ተመዘገበ::

14: 29: 14: 13: 14: 13: 16: 15: 18: 20

ማኑስና ክፍል. ዕድሜ እኩ ጉዢለ ያለዋ::

**ፍታት:-** ማንኛል ከፌ.ል ዓይነው እኔ ጉጽለ ዘመርኑን መጀመሪያ እናም መረጃነቸታት  
ከሚጠበቅበት በቻቻም ሰዓት ክብ በላለ ፍሰት ብቻም ስርጓሜ::

13፡ 13፡ 14፡ 14፡ 14፡ 15፡ 16፡ 18፡ 20፡ 29

በዘመር ዓይነው እኔ ጉጽለ 10 ሰላዝኝን ተግባራ ቁዕሮ እየ::

ስለዚ እናም ማንኛል መረጃነቸታት 14ኛ 15ኛ እየሙ:: መብል 5ኛ 6ኛ የ<sup>o</sup>  
ቀዕመት ፍሰት በተሰርዕ አርክር ማለት እየ:: ሰላዝኝን ደማ እኔ ማንኛል  
ከፌ.ል ማንሻለይ ዓይነው ክልተ ቁዕመት እየ::

$$\text{ማንኛል } \text{ከፌ.ል} = \frac{14+15}{2} = 14.5 ::$$

**እስተዋዕስ:-** የዚ ማሻሻል ከፌ.ል ክብቱ አርክር አይከርክቡ ይሻሻል እየ:: ጉዳዮች አብ ስል  
አብ ክብዮች 5 አሸቶስና ማሻሻል ከፌ.ል፡ ማስተ 14.5፡ ክብቱ አርክር ይስና::  
ማሻሻል ወዕናት አድ አድ ጉዢ ማስ ነገሮ ሁኔታ አይከርድ ቅወረ ክዕዥን  
ከሚዘስኝ ቅወረም ክብል ፊይናወም እናወም:: ማሻሻል ከፌ.ል ግና ከም ማሻሻል  
ወዕናት አይዘኗ):: አድ አድ ጉዢዎን ማሻሻል ከፌ.ል አስተኛ ማሻሻል ክዕጥ  
ንረሻበ እና:: በዚዎ አድ መረጃዎች ክልተ ማሻሻል ቅወረ ወደ ይሚ የዚ አንተሁሆዎ  
ነት መረጃዎች በዘመር አገልበ ማሻሻል ከፌ.ል እየ::

**ክቡር 6:-** እብ አድ ተካል መሆኑ አመራር ስላት ስለመ ከሚጠበቅበት እየ::

8000፡ 8000፡ 8000፡ 12000፡ 175000

እኔ ማንሻለይ ወ.ዕናት 42,200 እየ::

ማንሻለይ ወ.ዕናት 42,200 እየ ማለት መሆኑ አይፈጸም ስራዕናትና እኔ ተካል የር.ም  
ብር 42,200 እየ ጉማለት እየ:: ሰላዘ እኔ ማንሻለይ ወ.ዕናት እኔ መረጃናት በገልዕ  
እንተይከነስ ዘዴት እየ ተስማዙ:: እብዚ መረጃናት እዘ ማንሻለይ ወ.ዕናት ደበታቸ  
ቃዋን አይከነን:: የጊዜያዎች እኔ መረጃናት B175,000 ሰላዝተዕለው:: እስተት እዘዚ  
ማንሻል ከፌ.ል እኔ መረጃናት የር.ም ማንሻል ከፌ.ል ማንሻል ቁዕሮ እኔ መረጃናት  
እየ:: ሰላዘ ማንሻል ከፌ.ል መሆኑ እኔ መረጃናት የር.ም 8000 እየ:: ሰላዘ በዘመር እኔ.  
መረጃናት ክገልጽ ቀናል እኔ ማንሻል ከፌ.ል እየ::

## ዘዴታ መረጃዎች

**ተርጉም 1:- ዘመር ማስተ ዘዴንት ማሻሻል አንቀሳ ከይነ ተዘዴ ጉዢ አተፈጻሚ የዚ ማስተ እየ::**  
**አድ አርክር ወጪታት ክብ አድ ጉዢዎን ዘመር ክርክር የወጪ ይሻሻል:: መቅረቢዎን አይከሆሙ  
ይሻሻል::**

**እስከ 7:-** የቃጥት ቁዕሪ ማማ አኝ ጉዳለ ተምህር ከምባለዎን እያ::

35፡ 36፡ 37፡ 40፡ 30፡ 39፡ 37፡ 36፡ 37፡ 38፡ 39

ሁመታረ የቃጥ ማማ ፍይሳ ጉዳለ ይለየ::

**ቁጥቱ:-** አቶም የቃጥት በመስራር ከምባለዎን እንተተቋሙበዎ እኩ ነውታረ  
በቅለፈ ክርክብ ይነሳል::

30፡ 35፡ 36፡ 36፡ 37፡ 37፡ 37፡ 38፡ 39፡ 39፡ 40

አሁን ክብሩ ገርአር በተከ ሂሳብ በተደጋገጫው የቃጥ በቅለፈ ምርከያ  
ይከናል እያ:: እኩ በተደጋገጫው ቁዕሪ 37 ስላዝኩን እኩ ነውታረ 37 እያ::

**እስከ 8:-** ነውታረ 140፡ 113፡ 127፡ 110፡ 138 ክንደጋ እያ?

**ቁጥቱ:-** አብዛ በተደጋገጫው ቁዕሪ ስላዘዎለ ነውታረ የለን::

**እስከ 9:-** ነውታረ 21፡ 19፡ 24፡ 15፡ 17፡ 24፡ 17 ክንደጋ እያ?

**ቁጥቱ:-** 17ን 24ን በማሻረ በነፃፃ ስላዘተደጋገጫው ክልተኩም ነውታረታት እኩ  
መረዳኩታ እያም:: ስላዘ ነውታረታት እኩ መረዳኩታ 17ን 24ን እያም::  
ከምዘ ዓይነቱ መረዳኩታ ይማ ክስኩ ዘዴታ መረዳኩታ ይጠቀል::

**መሆኑን ስር:** ነውታረ ቁዕሪው ንግድኩ መረዳኩታ እውነት ከነውታረ ንግድኩ እኩ::  
አሁን ቁዕሪው ንግድኩ ይነሳል::

## ፍልል መረዳኩታ

**ተርጉም 3:-** ፍልል እኩ ማማ አዋጅነት አፍክሰን ባጋታት አሁን ክፍለኩ እያ::

**እስከ 10:-** ፍልል እኩም አስዱዎ ቁዕሪታት ይለየ::

16፡ 14፡ 16፡ 15፡ 13

**ቁጥቱ:-** መጀመርታ በመስራር እቅምጠውም::

13፡ 14፡ 15፡ 16፡ 16

እኩ አፍክሰ ቁዕሪ 13 እንተኩን እኩ አዋጅ ቁዕሪ ይማ 16 እያ::

ስላዘ ፍልል =  $16 - 13 = 3$ ::

**እስከ 11:-** የቃጥ ወጪ ከተማታት ሆን ለን በስንድሮች ከምባለዎን እኩ ስደቻ  
ተዋሸቦ እለ:: ፍልል ወጪ እኩን ከተማታት አንቀሳቸው::

| ነትማ | ሰንበት                  | ሰተዬ                   | ሰነሳ                   | ሮብ                    | አመሰ                   | የርጋ                   | ቀይም                   |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ሀ   | $20^{\circ}\text{N}$  | $20^{\circ}\text{ N}$ | $21^{\circ}\text{ N}$ | $21^{\circ}\text{ N}$ | $21^{\circ}\text{ N}$ | $19^{\circ}\text{ N}$ | $19^{\circ}\text{ N}$ |
| ሻ   | $22^{\circ}\text{ N}$ | $24^{\circ}\text{ N}$ | $24^{\circ}\text{ N}$ | $23^{\circ}\text{ N}$ | $22^{\circ}\text{ N}$ | $23^{\circ}$          | $21^{\circ}\text{ N}$ |

ፋይት:- ነትማ ሻ

$19 + 19 + 20 + 20 + 21 + 21 + 21$

ሁኔኑው ወቅ ከተማ ሆ 19°N እንታታን አድርጓል ይመግኘ ነገር ተስፋ ነው::

ፍላልድ =  $21 - 19 = 2::$

ስለሁ ፌላልድ ወቅ ከተማ ሆ 2°N ነገር::

ነትማ ሻ

$21 + 22 + 22 + 23 + 23 + 24 + 24$

ሁኔኑው ወቅ 21°N እንታታን አድርጓል ይመግኘ ነገር ተስፋ ነገር::

ፍላልድ ወቅ ከተማ ሆ 24 - 21 = 3°N::

አሁን ከልተኩን ከተማታት ፌላልድ ወቅ ከተማ ሆ 2°N::

ፍላልድ ወቅ ከተማ ሆ 3°N ነገር:: ሰላለሁ ፌላልድ ወቅ ከተማ ሆ 3°N::

አሁን ወቅ ከተማ ሆ 3°N ነገር:: በዚህን ከሰው ወቅ ከተማ ሆ 3°N::  
ይዙም ዝግጁ የሚያስፈልግ ነው::

**እስከ 12:-** ወcdotኩት ሂጥር 12 ተምህር አደጋ ክፍል ከምጠስዷበት ተመዝግበ::

$87 + 84 + 92 + 84 + 72 + 77 + 59 + 51 + 84 + 72 + 99 + 69$

ማክሱል ወcdotኩት: ማክሱል ክፍል: በዚህን ሰላለሁ ፌላልድ ወቅ ከተማ ሆ 77.5::

ፋይት:-  $\text{ማክሱል ወcdotኩት} = \frac{87+84+92+84+72+77+59+51+84+72+99+69}{12}$

$$= \frac{930}{12} = 77.5 ::$$

ማክሱል ክፍል =  $\frac{77+84}{2} = \frac{161}{2} = 80.5 ::$

ፍላልድ =  $99 - 51 = 48$

ሁዋጥር = 84

### መልሆም 4.3

- 1.** ማሳሰሌው ወ·ዕስትን ማሳሰሌው ከፌ.ለ.ን በስዕባ መረዳቸታት ይለየ::
- ሀ. 40፣ 70፣ 90፣ 80፣ 100      ስ. 100፣ 130፣ 110፣ 120፣ 140  
 ኲ. 100፣ 80፣ 90፣ 120፣ 110      ሴ. 90፣ 80፣ 100፣ 90፣ 100  
 ፈ. 130፣ 110፣ 70፣ 90፣ 130
- 2.** ወቅ. አጭ ካተማ ጥ 7 ተከታታለሁ መግልቻታት ከምዝበዕብ ተመዝገበ::  
 25፣ 30፣ 32፣ 28፣ 35፣ 33፣ 32
- ሀ. ማሳሰሌው ወቅ. እኔ ስሙን ክንደይ እየ?  
 ስ. ቅልልው ወቅ. እኔ ስሙን ክንደይ እየ?  
 ኲ. ነውታረን ማሳሰሌ ከፌ.ለ.ን እኔ ስሙናዊ ወቅ. ይለየ::
- 3.** በስዕባ ኦርክር ክብደት ዘዴርተ ሁዋጥ ባ ከ.ግ የርከ::  
 3፣ 4፣ 5፣ 3፣ 4፣ 6፣ 3፣ 6፣ 3፣ 5
- ሀ. ማሳሰሌው ክብደት እቶም ሁዋጥ ክንደይ እየ?  
 ስ. ቅልልው ክብደት እቶም ሁዋጥ ክንደይ እየ?  
 ኲ. ነውታረን ማሳሰሌ ከፌ.ለ.ን ክብደት እቶም ሁዋጥ ይለየ::
- 4.** ስለስተ ተምህር 7ኛ ክፍል 8 ዓይነታት ተምህርቱ እና ተምህሩ እብ 1ኛ ስሜስተር እኔ በስዕባ ወ·ዕስት አመጣለም::
- ተምህር 1: 90፣ 89፣ 96፣ 80፣ 83፣ 87፣ 88፣ 91
- ተምህር 2: 56፣ 76፣ 58፣ 67፣ 83፣ 90፣ 60፣ 75
- ተምህር 3: 75፣ 95፣ 96፣ 89፣ 83፣ 87፣ 88፣ 91
- ሀ. ማሳሰሌው ወ·ዕስት አድራሻው ተምህራይ ይለየ::  
 ስ. ቅልልው ወ·ዕስት አድራሻው ተምህራይ ይለየ::  
 ኲ. ማሳሰሌ ከፌ.ለ.ን ነውታረን አድራሻው ተምህራይ ይለየ::  
 ሴ. ነዕበ ማሳሰሌው ወ·ዕስት ነረሰበ አያይይ ተምህራይ እየ?  
 ፈ. ነናሳስ ማሳሰሌው ወ·ዕስት ነረሰበ አያይይ ተምህራይ እየ?  
 ስ. ከ-ለም ወ·ዕስታቱ ተመሳሳይሁት ቤትኑ አያይይ ተምህራይ እየ?  
 ይ. እብ ከ-ለም ወ·ዕስታቱ ቤተፈላለያ ነረሰበ ተምህራይ አያይይ እየ?



## መጠቃቅበት ማስተካከል ምዕራፍ 4

1. ዘስዕብ በርሃን እብ ፊደል መግለጫን እና እብ ወርቅ ጥሩ በበመጣቸው በተሰጠ በንቀሳቸው የጥሩ እኩ::

12: 13: 15: 14: 15: 15: 12: 13: 15: 12: 11: 12: 11: 12: 14: 5: 12: 13: 5:  
12: 15: 15: 15: 15: 11: 13: 14: 13: 15: 13: 12

ስድቅ ምልክታት ስርአት፡ ማንኛስላይ ወ·ዕለታት፡ ማንኛስል ክፋለ፡ ቐወታረን  
ፈልልይን እኩ መረዳእታ አስላልሁ::

2. መግለጫዊ መሆኑ 20 ስራውታቸውን ከምዘለዕብ ተዋሮበ እሉ::

20: 25: 25: 30: 20: 25: 25: 35: 40: 30: 20: 40: 35: 25: 35: 30: 40: 25: 35:  
302

ስድቅ ምልክታት ስርአት፡ ማንኛስላይ ወ·ዕለታት፡ ማንኛስል ክፋለ፡ ቐወታረን  
ፈልልይን እኩ ስርአት::

3. ዘስዕብ ሲደቅ እብ ፊደል በት ትምህርቱ ከብ 1995 ይጠና ክስብ 2002 በበ  
ዓመቱ ቐተማዋዋብ በንቀሳቸው ተምህር በርሃኑ እኩ:: እኩ መረዳእታ ቐወካል ሙንባዬ  
ግራፍ ስትል::

| ዓመት      | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ቦዝብ ተሞሂር | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1360 | 1450 | 1500 |

4. ዘስዕብ ሲደቅ ዓመታዊ ወግለጫት ፊደል ሲደረሱ የርሃኑ፡ ከብዚ አበራታ ታሪ  
ቻርቻት ስትል::

| ዘርዝር         | ቀስብ  | ትምህርቱ | ከሆነ  | መዘገበዎች | አመሰግኝ |
|--------------|------|-------|------|--------|-------|
| መጠና ገንዘብ በብር | 6000 | 4000  | 5000 | 3000   | 2000  |


5. ቁመት 10 አመዳቸውን 10 አዋልድን በስራው ገዢዕቃዎች ዘስዕብ ወ·ዕለታት ተረክቡ  
እሉ::

ቁመት አመዳቸው፡ 150: 160: 165: 155: 160: 170: 165: 155: 156: 168

ቁመት አዋልድ፡ 150: 140: 132: 145: 148: 145: 150: 135: 130: 155

- ሀ.** ቁመት እኩ ሂነወች ወዳ ከንደይ እየ? ቁመት እታ ሂነወችን ጋል ካ?
- ለ.** ቁመት እኩ ሂሳብዎች ወዳ ከንደይ እየ? ቁመት እታ ሂሳብዎችን ጋል ካ?
- ሐ.** ፍልልይ ቁመት አቶም አወዳት ከንደይ እየ? ፍልልይ ቁመት አተን አዋልድ ካ ከንደይ እየ?
- ማ.** ማእከላይ ቁመት አወዳት ከንደይ እየ?
- ጀ.** ማእከላይ ቁመት አዋልድ ከንደይ እየ?
- ለ.** ቁመቶም ለዕሉ እኩ ማእከላይ ቁመት በሽነ ከንደይ አወዳት አለው?
- ሻ.** ቁመቶን ለዕሉ ማእከላይ ቁመት በሽና ከንደይ አዋልድ አለዋ?
- ቀ.** ማእከላል ከፅ-ለን ሂወታረን አድጋል እኩ መረዳከታ ይለዋ::
- 6.** ማእከላይ ወ-ዕለታ፣ ማእከላል ከፅ-ለ፣ ሂወታረን ፍልልይን እዘ በስዕባ  
መረዳከታ ይለዋ:: በኋኑ ፍልልይ አለዋ መረዳከታ አያዲይ እየ?
- ሀ.** 74፣ 72፣ 70፣ 65፣ 63፣ 61፣ 56፣ 51፣ 42፣ 40፣ 37፣ 33
- ለ.** 85፣ 86፣ 85፣ 80፣ 80፣ 77፣ 75፣ 71፣ 65፣ 60፣ 75
- ሐ.** 27፣ 27፣ 25፣ 24፣ 20፣ 18፣ 16፣ 16፣ 14፣ 12፣ 10፣ 7

# የሁኔታ 5



## ዶሳትናው ምስጠት ትንተማዎች

### ሰላም እና የመልካም

ተምህር እና የመልካም የመስተምርዎች:

- ⦿ መግለጫ ሰነ-ዕስ ከርፍዎት ከም ታራሱዎችን ፖርወራዎችን ተለዋዋይ  
ትፈልጋዊ ትንተማዎች::
- ⦿ አጠ ፈመት ከዚህ መግለጫ ተከራክር አለው አረጋግጣዊ ተለዋዋይ::
- ⦿ ይምር ዘዴዎች ወጪዎች ከርፍዎት ከባር ተከራክር ተደልድል::
- ⦿ ከርፍዎን ሰነ-ዕስ ከርፍዎትን ታራሱዎችን ተለዋዋይ::

### ቀንድ ትስተካክል

**5.1** ይተካል ከፍጥናት ገኩለት እና ትንተማ

**5.2** ትኩረማት ስጻኑ ከፍጥና

**5.3** ምስጠት

- ⦿ ቁጥር ቁጥር
- ⦿ ማጠቃቃዎች ማስጠበቅ

## መስተዋዣ

አብ 6<sup>ኛ</sup> ክፍል ትምህር ተስተካክሏ ስለዚ ዘላቂነት የሚፈልጉትን ድንብ መስረታዊ ቅርቡን ዓይነት ትምህርዎች እኩል:: አብዛዬ የሚፈልጉትን አዘጋጅ የሚፈልግ ቅርቡን ዓይነት ስለዚ ከፍተኛ ነው:: አንቀጽ 6 ክፍል ከተመሃኑ እኩል::

### 5.1 ሆኖ ከፍተኛ ነገሮችን ከበታትን

#### ቁጥር ቁጥር

|              |             |                    |             |
|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1. ሆኖ ከፍተኛ   | 2. ተሳታፊ ገዢ  | 3. ይጋጌ ከፍተኛ        | 4. ዕጋዊ ከፍተኛ |
| 5. አንቀጽ ገዢ   | 6. ቀን       | 7. መሸጠዊ ከፍተኛ       | 8. ክፍል      |
| 9. ስያሜ       | 10. ቀን      | 11. ጠቅም ከፍተኛ       | 12. አንቀጽ    |
| 13. ትራጥወሙ    | 14. ልብስታንሰል | 15. ስራታት           | 16. ቁጣት     |
| 17. ታደሰለሁንፈሮ | 18. ሆኖ ከፍተኛ | 19. ቀንጫ            | 20. ፍቃድያ    |
| 21. ዓይነቶች    | 22. መማሻሻነት  | 23. ተጠሪ መሸጠዊ ከፍተኛ  |             |
| 24. ትርጉም     | 25. ቀን      | 26. ማስረጃ ስራታት      | 27. ስምም     |
| 28. ምስፈጸም ገዢ | 29. ቀንጫ     | 30. ማስረጃ መሸጠዊ ከፍተኛ |             |

#### 5.1.1 ሆኖ ከፍተኛ


##### ንጥረት 5.1

ሀ. አስፈላጊ ሆኖ ከፍተኛ በምርክራ አስፈላጊ አንቀጽ መለሰ::

1. ከንደጋጀ አንቀጽ አለመው?
2. አንቀጽ አስፈላጊ ሆኖ ከፍተኛ ዕከፋ::
3. በ. ምም አስፈላጊ ሆኖ ከፍተኛ ዕከፋ::
4. አዲሱ መወሰኑ ከምሏ አበለ የሚፈልጉትን አንቀጽ ይሞላ?
5. ወጪው ከፍተኛ ሲያመ:::
6. ዕማንድ አንቀጽ አንቀጽ ተወስ:::
7. ስያሜ ሲከለ:::
8.  $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$  አንቀጽ አስፈላጊ ሆኖ ከፍተኛ ይሞላ?

ሐ. ትርጉም አዘጋጅ አስፈላጊ ግለዥ::

1. ሆኖ ከፍተኛ
2. አንቀጽ ሆኖ ከፍተኛ
3. ተሳታፊ አንቀጽ ሆኖ ከፍተኛ
4. አንቀጽ አንቀጽ ሆኖ ከፍተኛ
5. ስያሜ ሆኖ ከፍተኛ
6. ወጪው ከፍተኛ ሆኖ ከፍተኛ




ስልክ 5.1

- ክ.**
1. ትሬታዎች እንታይ ዓይነት መሰረት አይ?
  2. ትሬታዎች በምሳሌ ስራታት አሳርጭ ቁመጥን እኔ ትሬታዎች  
ፍለቶ::

**ነበረም 1:-** አይወሰን ገዢ አለውም ዘዴዎን ገዢ አይተካከለሁን መሰረት **ርዎስ ካርድ** ይጠየቷ::

**እስከ 1:-** በአዲስ ተተሱለለው ሻጭ ከርፍቅት እያሆ::



ስልክ 5.1


## ሀ. ቅደምን መግለጫን ትሬታዎች

መሰመሪ፣ ፖሮጀክተርን ይሞላ ከምፖስን ተመቋሙት ስለለ ከርፍብ ወጪዎች  
ከምንተዋወቃዎች ተዘዝሩ ይ? እባ አለፈ ተተዋወቃዎች ገዢታንኝ ይጠቀሙ::

### ነጥረት 5.2

አቶ ቁወር 1ን 2ን ገዢሰራሽ መሰመሪ፣ ፖሮጀክተርን ይሞላ ከምፖስን ተመቋሙ::

1. ወሰን መሰመራት ህለ = 8ሳ.ሜ፣ ፈመ = 5ሳ.ሜ እንተኩይም ህለ || ፈመ  
በግዴዎች ከምነስለወበት በምግባር አቅምጠ::



ስልክ 5.3

**ሀ.** ነጥበታት ህን ሲ እና ከምኑውን ለን መን እራትዎ::

**ሐ.** ህለውም እንታይ ዓይነት ሻጭ ከርፍብ እየ?

2.  $\overline{ሰ\bullet} \parallel \overline{\bullet\bullet}$ ፣  $\overline{ሰ\bullet} = 2\text{ሳ.ሜ}$ ፣  $\overline{\bullet\bullet} = 4\text{ሳ.ሜ}$ ፣  $q(\angle 0) = 70^\circ$  እንተኩይም  
በአዲስ ደረጃታት ቅደም ተስተልዎች ትሬታዎች 'ቀበታቸ' ቅይስ::

**ሀ.** ወሰን መሰመር ቀበ = 4ሳ.ሜ በምግባር ሲከለ::

**ሐ.** እባ ነጥበታት ቀበ በን ከርፍቅት ቅይስ::

- ስ. ከብ ነጥበ, '0' 2&gt; ማሸጋ በምንኩድ ነጥበ, 'T' እቅምጫ::
- ወ. ገን ሰተ በምንዋሕ ነጥበ, 'N' እቅምጫ::
- ጋ. ከብ ሰነ :  $q(\angle NTT) = 70^\circ$  ቅይለ::
- ሰ. ነጥበታት ቁ 3 ቅ 3፣ ቅ 3 ተ 3 እርከብ::
- ሻ. ቅበታች ከምት በድል ትራታዘዣም ይኖ?
- 3.** ትራታዘዣም እንታይ ዓይነት ሻጂል ከርናል እየ?

ትራታዘዣም ከምዝለዕብ ይግለል:

**ጥርጉም 2:-** አቶ ሆኖ ከርናል እንተውሰደ ሲሆን ምምዲ እንፃፈዋ ገንታት ተመሳሳይዎት እንተሻይልም  
እኔ ሆኖ ከርናል ትራታዘዣም ይጠየቄ::


አብ **ስኬል 5.4**  $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$  ቅ  $\overline{AD}$  :: ሻጂል ሁለፊመ ትራታዘዣም እየ::

ተመሳሳይዎት ገንታት  $\overline{AB}$  ዓላማ ስለፊመ ትራታዘዣም 'ሀለፊመ' እየታ::

ዘረተተመሳሳይዎት ገንታት  $\overline{AB}$  ዓላማ ስለፊመ ይጠየቄ::

አሉር ትራታዘዣም ሁለፊመ ይጠየቄ::

$\overline{AC}$  ቅመት ትራታዘዣም ሁለፊመ እየ::



**ስኬል 5.2**

**እስተዋዕስ:-** እባ ትራታዘዣም ዘዴተመሳሳይዎት ገንታት ቁንጻ እንተሻይልም ከስኬል ማስረጃ ገንታት ትራታዘዣም ይጠየቄ::

### ሙስጠና 5.1

- 1.** ከም አስቦ መ-ለ-ሳ ፊሳብት ትክክል ዓይነት ፊቁ፣ ትክክል ዓይነት ጥር  
እናበለካ-ም መልሰ::
- ወ. ከርባዕት ገንታት አለውም መስለ ሻጂል ሻጂል ከርናል ይጠየቄ::
- ሰ. ከለም ሻጂል ከርናል ከልተ ስያራት አለውም::
- ጋ. ስያራት ዓይነ ትራታዘዣም ቁንጻ እየታ::
- ሚ. ፊሳብ ነጥበ ለለምም ከልተ ገንታት ሻጂል ከርናል ትኩረብበት ገንታት  
የጠየቄ::
- ጋ. ከ-ለ-ግዢ ትክክተዋይ ስያራት ትራታዘዣም ከብቱ ለሰላዋይ ስያራት በንውሳ  
እየ::
- ሰ. ስያራት ዓይነ ሻጂል ከርናል ነት ሻጂል ከርናል ከብ ከልተ ቁንጻ ስያራ  
ከርናል ይመጀቻለ::

- ፩. አሳር ትሬታዎች ተመግኝዎች እያሆ::
- ፪. ስራት ከርኖች ከልኩ ማስረጃ ነኝ ትሬታዎች ቅንጫር እያሆ::
- ፫. ስያችት ከልኩ ማስረጃ ነኝ ትሬታዎች ቅንጫር እያሆ::
2. ትሬታዎች ከንደይ ስራታት አለውም?
3. የቅን ከርኖች ስራት ትሬታዎች  $120^{\circ}$  ፖስ  $150^{\circ}$  እንተካይኝ የቅን እያሆ ከልኩ ከርኖች ከንደይሆባ?
4. አሁን ከልኩ ማስረጃ ነኝ ትሬታዎች የቅን ፊል ከርኖብ ስራት  $70^{\circ}$  እንተካይኝ የቅን ብተረኞ ከርኖች ከንደይ እየ?
5.  $\overline{ΦB} \parallel \overline{ΤF}$  :  $\overline{ΦB} = 3\text{d.ማ} : \alpha(\angle F) = 60^{\circ}$  :  $\overline{ΩT} = 3\text{d.ማ} : \alpha(\angle Ω) = 55^{\circ}$  እንተካይኝ ትሬታዎች ቅበትም ቅይሳ::
6.  $\overline{υA} \parallel \overline{hω}$  :  $\overline{υω} = 4\text{d.ማ} : \alpha(\angle ω) = 70^{\circ}$  :  $\overline{ωh} = 11\text{d.ማ} : \alpha(\angle h) = 85^{\circ}$  እንተካይኝ ትሬታዎች ሁሉክሙ ቅይሳ::

## ለ. ቅየሳን መሳሪትን ፖሮግራም


### ንጥረት 5.3

1. ከልተ ከርኖች መቋናዕት ከርኖች እያሆ አበዛለ መግበት እየ?
2. ከልተ በዓል  $30^{\circ} - 60^{\circ} - 90^{\circ}$  ሲታት ስያችት በምግጥዎች ፊል ምስላል ሲከለ:: እነዚህ ምስላል እንታይ ይከውን?
3. ፖሮግራም እንታይ ዓይነት ምስላል እየ?
4. መሰመር: ጥርቶችና ስምዲ ከምታለን ተመቋሙኩ ቅበትም  $\overline{ΦB} = 6\text{d.ማ} :$   
 $\overline{ΩT} = 4\text{d.ማ} : \alpha(\angle F) = 65^{\circ}$  ገዢነት ፖሮግራም ቅበትም ቅይሳ:: እነዚህ  
 ቅበትም ይረዳችታት ቅየሳ ተመቋሙ::
- ሀ. ወሰን መሰመር ቅበት =  $6\text{d.ማ}$  በምግባር ሲከለ::
- ሁ. አሁን ነጥቦታት 'Φ' ፖስ 'Ω' ፖስ  $\alpha(\angle F) = 65^{\circ}$  :  $\alpha(\angle Ω) = 115^{\circ}$  ከምዝገበ  
 ተመቋሙ ቅይሳ::
- ቁ. አሁን ከልኩ ማስረጃ ነኝ  $\angle Ω$  በምግባር:  $\overline{ΩT} = 4\text{d.ማ}$  ከምዝገበ ተመቋሙ  
 ተመቋሙ::
- ቁ. አሁን 'Τ' ፖስ  $\angle ΟΤF = 65^{\circ}$  በምግባር ቅይሳ::
- ጀ. እኔ ከድለ ፖሮግራም ቅበትም ይረዳ ላይ ተመቋሙ?
- ሁ. አሁን ፖሮግራም ቅበትም ቅበትም ቅበትም እርከብ::
1. እንቀር እንታት                    2. እንቀር ከርኖች  
 3. ተነሱትታ ከርኖች                    4. ስያችት

ከብዕ, የጥራት እና ትርጉም ጽሑልለግራም የሽያጭነት እና ስራ አበራታ  
ከምንጫስ ሰነድ ይለመን::

**ቅዱት 2:-** እብ ስኩል 5.5 ሁሉ || መካከል ከምኑውንን  
ሁመ || ለካከል እየም::

ስለዕ, ሁሉ ሁመ ጽሑልለግራም እና:: U



ስኩል 5.5


### በባይት ጽሑልለግራም

1. አንቀጽ ትንታት ጽሑልለግራም ቅንጻል እየም::
2. አንቀጽ ከርናዓት ጽሑልለግራም ቅንጻል እየም::
3. ተሳቦታት ከርናዓት ጽሑልለግራም መቂናዕት ከርናዓት እየም::
4. ሰያፊት ጽሑልለግራም ነገብልዋም እብ ማስረጃ ተቋርጓዕት እየም::

### ወጪዎች 5.2


1. ዘዴን አይ ከርናዕ ጽሑልለግራም  $65^{\circ}$  እንተኝኙን ዘዴን እቶም ከልአት  
ከርናዓት ክንደጋጀ?

2. ሁሉ ሁመ ጽሑልለግራም እና:: ሰያፊት  
ሁክንት ለመን እብ ነጥበ 'ወ' በረሰሰብ  
እንተኝኙምን  $\overline{ወ}$  = 64.ሮ እንተኝኙን  
ጠዥ-ካት ቀበ ክንደጋ እና?



ስኩል 5.6

3. እብ በስራ ምስላ, ሁሉ ሁመ:: ሰያፊት  
ሁክንት ለመን እብ 'C' ይረሰሰብ::  
 $\overline{ወ}$  = 44.ሮ እንተኝኙን  $\overline{ሉ}$   
ከንደጋጀ?



ስኩል 5.7

4. እብ ጽሑልለግራም ሁሉ ሁመ  $q(\angle V) = \Phi^{\circ}$ ፣  $q(\angle A) = (2\Phi - 30)^{\circ}$  እንተኝኙ  
 $q(\angle B) = \underline{\hspace{2cm}}$ ::

5. እብ ጽሑልለግራም ሁሉ ሁመ  $q(\angle V\Lambda\Lambda) = 3\Phi - 12^{\circ}$ ፣  $q(\angle \Lambda\Lambda\Lambda) = \Phi + 40$   
እንተኝኙ

ሀ.  $q(\angle V\Lambda\Lambda) = \underline{\hspace{2cm}}$

ሁ.  $q(\angle \Lambda\Lambda\Lambda) = \underline{\hspace{2cm}}$

ሁ.  $q(\angle \Lambda\Lambda\Lambda) = \underline{\hspace{2cm}}$

ሙ.  $q(\angle \Lambda\Lambda\Lambda) = \underline{\hspace{2cm}}$

6. አብ ጽሬለለግራም ቁበተኩ ፍዴ =  $7\phi - 4\pi$  ፍጥ =  $2\phi + 21$  እንተኩያኑ  
ገመሳት ፍዴን ፍጥን ይሰረ::
7.  $\overline{u\lambda} = 8\text{d.}\text{m}\pi$ ;  $\overline{\lambda\lambda} = 5\text{d.}\text{m}\pi$ ;  $\alpha(\angle\theta) = 70^\circ$  ተጠቃሚነት ጽሬለለግራም  
ሁለተመ ቅይል::
8.  $\overline{\phi\theta} = 7\text{d.}\text{m}\pi$ ;  $\alpha(\angle\theta) = 110^\circ$ ;  $\overline{u\lambda} = 4\text{d.}\text{m}$  ተጠቃሚነት ጽሬለለግራም  
ቀበተኩ ቅይል::

### አ. ቁጥር 2 መግለጫ ቅድመ ጽሬለለግራም

ርዕስ ከርናት ፈዴሚያ: ሆኖም በስንት ትርጓሜ ቅድመ ጽሬለለግራም  
እኩል:: ምክንያቱ ይመግኘ ከለም መግለጫ ጽሬለለግራም ቅድመ ለለዝኑ እኩል::  
ምቅረብ ፈዴሚያ: ሆኖም ትርጓሜ ከም ምቅረብ ጽሬለለግራም  
ብተመሳሳይ, ይሰራ::


### ንጥረት 5.4

1. ፈዴሚያ እንታይ እኩል?
2. ትርጓሜ እንታይ እኩል?
3. ፈዴሚያ ጽሬለለግራም ይደር?
4.  $\overline{u\lambda} = 6\text{d.}\text{m}\pi$ ;  $\overline{\lambda\lambda} = 4\text{d.}\text{m}$  በስንት ፈዴሚያ ሁለተመ ቅይል::
5.  $\overline{\phi\theta} = 4\text{d.}\text{m}\pi$ ;  $\alpha(\angle\phi) = 85^\circ$  ተጠቃሚነት ሆኖም 'ቀበተኩ' ቅይል::
6.  $\overline{u\lambda} = 5\text{d.}\text{m}$  ተጠቃሚነት ትርጓሜ ለበሽቀ ቅይል::
7. መግለጫ ለያዲት ፈዴሚያ: ለያዲት ሆኖም ትርጓሜ ባለቤ::
8. እነም በስንት ይሞላ, ይህንም ከርናት አመሰግለዋል መግለጫ ባለቤ::
9. ቤት የፋይግራም ተጠቃሚነት አብ ውንም ሆኖም ከርናት በለው ሆኖም እርከብ::

### ፈዴሚያ

**ተርጉም 3:-** የቅኑ አይ ከርናው ጽሬለለግራም መካከል እንተካሂዱ እኩ ጽሬለለግራም ሪፖርታ::

**እስነት 3:-** አብ ሲከሉ 5.8  $\overline{u\lambda} \parallel \overline{\lambda\mu} \parallel \overline{\mu\nu} \parallel \overline{\nu\lambda}$ ;  $\alpha(\angle\theta) = 90^\circ$  እኩ:: ለለዘ  
ሁለተመ ፈዴሚያ እኩ::



ስለኩ 5.8

### ጠዋት ማከታታል

1. እንዳር ገንታት ማከታታል ተመሳሳይዎትን ቅንጻን እያም::
2. ስያራት ማከታታል እብ ማծረ ይችሬለθ::
3. ሂደሰና ከርናዕ ማከታታል ማሳዝፈ እየ::
4. ስያራት ማከታታል ቅንጻን እያም::


### ርሆምበስ

**ጥርጉም 4:-** ፖሮግራም ከዚህ ተሳቢው ገንታት ቅንጻን እንተቀደኝም ማመልከት ይበላል::

**ሻጠት 4:-** ሁሉፊሙ ፖሮግራም እየ::

$\overline{UL} = \overline{LH}$  እንተገኘኝ ሁሉፊሙ

ርሆምበስ እየ::



ስነድ 5.9

### ጠዋት ማመልከት

1. እንዳር ገንታት ማመልከት ተመሳሳይዎትኩም::
2. ስያራት ማመልከት እብ ማծረ ይመቻቻለ/የችሬለθ::
3. ለንታት ማመልከት ቅንጻን እያም::
4. ስያራት ማመልከት ተማሪ ታትማሪ እያም::
5. ስያራት ማመልከት ገመሰኑ ከርናዕ ቅራና እያም::

### ጥርጉም

**ጥርጉም 5:-** ትርጉም ማስተካከለ እርባዕቱናም ገንታት ማሰራ ከድናም ሲደረሰ ከርናዕ ማሳዝፈ እና ማስተካከለ ከርናዕ እየ::

### ንጥረት 5.5

1. ምስልታት ፖሮግራም፣ ማመልከት፣ ማከታታልን ትርጉም በምጥቃዋሚ  
እብዚም ነሰቦና ተመያዙበ::
- ii. እብ ሂደሰ ሂደሰ ምስል እንዳር ገንታት ቅንጻን ተመሳሳይዎትን ይታም?
- iii. እንዳር ከርናዕት ቅንጻን ይታም?
- iv. ስያራት እብ ማծረ ይችሬለθ?
2. ትርጉም ከለም መገዢት ፖሮግራም፣ ማመልከትን ማከታታልን በማልኩ  
ምንኑ ተመያዙበ::
3. እብ ሂደሰ ሂደሰ መሰረት በምግባር እንታይ መደምደምታ ምንበት ይከናል?

### መልመድ 5.3

1. አብ ፈከታንግል ሁሉክሙ ገዢ-አት ስያጭ  $\overline{v\phi}$  '6Φ - 2'፣ ገዢ-አት ስያጭ  $\overline{\Delta\omega}$  '4Φ + 2' እንተካይ.
2. **ሀ.**  $\phi = \underline{\quad} ;$       **ለ.**  $\overline{v\phi} = \underline{\quad} ;$   
**ሐ.**  $\overline{\Delta\omega} = \underline{\quad} ;$
2. አብ ፈከታንግል ቀበታቸ፣ ስያጭ ተቃጥ እና በጥንት አብ ነጥበት መውጫ ይረዳበታል፡፡  
 $\Delta\omega = 4\theta - 2\zeta$ ፣  $\overline{\Phi\omega} = 3\theta + \zeta$ ፣  $\overline{\Delta\omega} = 20$  ኮይታ ወጪታቸ፡፡
3. አብ ፖሮፏይል ሁሉክሙ፣  $\overline{v\Delta} = \Phi + 4\zeta$ ፣  $\overline{\Delta\phi} = 3\Phi - 36$ ፡  
 $\Delta\phi = 2\Phi - 16$  እንተካይ፡፡ ሁሉክሙ ፖሮፏይል ምንም አርእታ፡፡
4. አካም በስዕስ መለያ አሳይቷ ተከናወል ቤትና 'አቶ' ተከናወል ቤትና ይመግኘል፡፡  
**ሀ.** ፈከታንግል ሆኖበት አየር፡፡      **ለ.** ሆኖበት ፈከታንግል አየር፡፡  
**ሐ.** ፖሮፏይል ሆኖበት አየር፡፡      **ወ.** ፖሮፏይል ፈከታንግል አየር፡፡  
**ጻ.** ስያጭ ሆኖበት አየር፡፡      **ጾ.** ስያጭ ተከናወል አንተካይዎም እኔ፡፡ ሆኖበት አርናው ሆኖበት አየር፡፡  
**ወ.** ስያጭ ሆኖበት አርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡      **ጾ.** ሆኖበት አየር፡፡  
**ጻ.** ስያጭ ተከናወል እኔ፡፡ ተከናወል አብ አርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡  
**ወ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡      **ጾ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡  
**ጻ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡      **ወ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡  
**ጾ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡      **ጻ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡  
**ወ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡      **ጾ.** አየርናው ተከናወል እና ሆኖበት አየር፡፡
5.  $\overline{v\Delta} = 6\text{deg} ; \alpha(\angle\theta) = 70^\circ$  ቤትና ሆኖበት ሁሉክሙ ቅይል፡፡
6.  $\overline{\Phi\theta} = 8\text{deg} ; \overline{\theta\dot{\theta}} = 10\text{deg}$  ቤትና ፈከታንግል ቀበታቸ ቅይል፡፡
7.  $\overline{v\Delta} = 6\text{deg}$  ቤትና ተከናወል ሁሉክሙ ቅይል፡፡

#### 5.1.2 ስነዎች

አብ በአለፈ ተሞህርተው በአበባ ሲደረሰ ከ-ርናወት፣ ሆኖበት ከ-ርናወትን መብያውን ተማኂርከ-ም አገኙ-ም፡፡ ቅጂ-አካ-ም ይመግኘል፡፡ ተንታታቸው በይተካለለት፡፡ ምስልታት፡፡ ከይኖም አብ አርባዬት የለበት በዘመኑ ወጪ-ን መስመራት፡፡ በተሰርጠው ምስልታት፡፡ የአበበት ከም ስሙ-ሽ ስነዎች፡፡ ሽፍ-ሽ ስነዎች ሽበ-ሽ ስነዎች በአመሰለው ምስልታት፡፡ ከተመሄኑ አገኙ-ም፡፡


**ኋጥፈት 5.5**

1. ነገብ እንታይ ይመለከተዋ?
2. በስለሰት ወይ ክሳ ክበብ ጽሰዳለ ወሰን መስመራት በተሰርጻን ገንታቱ ዘዴተካለስትን ደዕም የሚስል እንታይ ይበጣል?
3. ክበብም በስራው የሚልታት ነገብ ቤትነን በይከነን ፍልዎ:: ነገብ አይከነን በበለከታዊል የሚከታት ማረጋገጫ::

ሀ.



ሻ.




4. አብ ወሰን በስራው ክበብ ክተፈላለያ ነጥበታት እናወሰድኩም በወሰን መስመራት አሸቃጻዎም::

ሀ. ከአማር ወሰን መስመራት አብ ወሰን እኔ ቤት ይ ይሞት?

ሻ. በይኬትል ከነታት እንተዋል ተመያየጉ::


ሻ. አብ ጥንት በስራው ክልተ ነገብ እንታይ እፈለግ ተቀብሱትም?



5. አብ ወሰን ቤት አደ ነገብ ነጥበታት 'ቀን' ከ'ን እቅምጫ:: ወሰን መስመር 'ቀበ' መለሳ በመለሳ አብ ወሰን እኔ ቤት በይርከበለ እዋን አለ::
- ሀ. ነዘ ሂተኑ ዘማልኩ ሲለስተ ነገብ በምስክል ስርዓታዊ::
- ሻ. ነዘ ነገብ እንታይ ይበጣል?



**ተርጉም 6:-** በወሰን መስመር በተሰርጻ ውስጥን ገንታቱ ዘዴተካለስትን ባጠል ነገብ ይበጣል::

**ኋጥፈት 5:-** በስራው አበነት ነገብ እያም::



ስልክ 5.10

- ፩.በ፡-** ሁ. የቅን ስድስቸ መሰጠዊ ካርናዋት ገዢ እና  $180^{\circ}$  አነስ አንተካሱ ከባር ገዢ  
ይበጣል::  
ለ. አንተመከራል የቅን ስድ መሰጠዊ ካርናው ገዢ እና  $180^{\circ}$  አዋጅ አንተካሱ በግሽ  
ገዢ ይበጣል::



ስልክ 5.11

ከባር ገዢ አደ:: የቅን ስድስቸ መሰጠዊ  
ካርናው ተስተኞች  $180^{\circ}$  አደ::

ስልክ 5.12

ግሽ ገዢ አደ:: የቅን ካርናዋት ምድር  
ስ ሰዕስ ስለሆነ  $180^{\circ}$  አደ::

- ፩.በ፡-** አገሳ ከሚሆኑ ገዢ አንተኞላ ከባር ገዢ ማስተኞል አደ:: ገዢ በሚስጥ በአሁ  
ገኘታቸው ይስራው::



| ቦአሁ ገዢ | ስም ገዢ     |
|--------|-----------|
| 3      | ስሳሳ ካርናው  |
| 4      | ርብብ ካርናው  |
| 5      | አጠቃ ገዢ    |
| 6      | እኩቶ ገዢ    |
| 7      | ስብስ ገዢ    |
| 8      | እምነ ገዢ    |
| 9      | ትስም ገዢ    |
| 10     | ዕስር ገዢ    |
| 11     | ቦ-ካርናው ገዢ |

- ፩.በ፡-** ማሸረ ገኘታትን ማሸረ ካርናዋትን አስቀማ ገዢ ማሸረዣ ገዢ ይበጣል::

- ኩብነት 6፡-** ሁ. ማሸረ ገኘታት አለመዋ ሲለ-ለ ካርናው ምልኩ ሲለ-ለ ካርናው ይበጣል::  
ለ. ታርጋጋት ምልኩ ለጠ-ለ ካርናው እየ::

### ሙሉሙሉ 5.4

1. እኔ በዚህ በለስ ስንጥት ዘላም ነንበር መን እና?
2. አስከሱ ነንበር ካባር ወይ ከዚ መለም በምሳሌ ፍለዋ::



ስነድ 5.13

3. ከብዕጣ አስከሱ ወጪዎች ነንበር ክስውን በይቅረብ ፍለዋ::

**ሀ.** ምምምበት  
**ሐ.** ሰራተኞች

**ሰ.** ጽሕፈት ነንበር  
**መ.** ሂሳታዊግል

4. ከብዕጣ አስከሱ ነንበር ክስውን በይቅረብ እያደረግ እና?

**ሀ.** ደሽጢ ነንበር  
**ሐ.** ዘመን ደዕም መንገዶች

**ሰ.** 100 ነንጥት ዘላም ወጪ  
**መ.** ታሪክዘም ወጪ ሰያጭ

5. አዲ አዲ ሰያጭ ካባር ነንበር ክብቱ ነንበር ወቀኑ ይኖሩ::  
**ሀ.** አቶ  
**ሰ.** አቶ

### 5.1.3 ከብዕት

### ነጥረት 5.6

1. ከበር አዲ ነጥበር ማሳረ ሆኖም ሆኖም ነጥበታት ገኩዎ ደአማካት-ርምጥ ወሰን.  
ስኩል::
2. ከምጥስ ተመቋሚነት ከበር ሰኩል::  
**ሀ.** ማእከል ከበር ወን ነጥበታት ህ፣ ለ፣ ሁ፣ መን አቅምው::  
**ሰ.** ገዢ-አት መሬ፣ መለ፣ መሰ፣ መሰ ዓይነት ወሰን::  
**ሐ.** ሂደጋዬ ነጥበር ከበር 'ው' ዘላም ሆኖም ሆኖም አውቆድር::  
**መ.** ጽም ወሰን መሰመር መሬ፣ መለ፣ መሰ ዓይነት ወሰን::  
**ፈ.** 'ሁ' ወሰን 'ለ'፣ 'ለ' ወሰን 'አ'፣ 'ሀ' ወሰን 'ሙ' አረጋግጣ::  
**ሰ.** መሬ፣ መለ፣ መሰ ዓይነት ወሰን::

- ၃.** ሁሮ ማግኘት ነጥበ 'ወ' በፊልፍ እንተካይና እንታይ ይጠኑ?
- ፩.** ገዢ-አት ሁሮን ሁሮን አመዳደሩ::
- ፪.** ተርጉም እነዚህ በልብዕ ፊረታት ግለዥ::
- ፫.** ማሳሰል ክበ.      **፬.** ከርድ ክበ.      **፭.** ፈደያስ ክበ.
- ፮.** ዓይማቻር ክበ.      **፯.** ለዋይ ክበ.

**ትርጉም 7:-** ከገኘ አይ ወሰን ነጥበ ከገኘ ማስረጃ ሆኖች ከፍተኛ እና ከገኘ አጥቃቻቸው ማስከላ ክበ ይጠኑ::


አብ ስነዎች 5.14 'ወ' ማሳሰል ክበ እያ::

ወሁ ተወለን መሰን ፈደያስ ክበ 'ወ' እየም::

ክበን ሁሉን ከርድታት እየም::

ሁሉ ዓይማቻር ክበ እያ:: ሁኔታን ክበለን

ለዋይት ክበ እየም::



ስነዎች 5.14

### ማስታ 5.5

1. እነዚህ በልብዕ መ-ለት ተሳካል የሚሸጠው በፊልፍ ተሳካል የሚሸጠው ተሳካል መፈጸም::  
**፩.** አይ ከርድ ነቱ ክበ. እብ ክልተ ማሳረው በሙቀል እንተካይና ዓይማቻር እያ::  
**፪.** አይ አይ ክበ. በርከቦ ዓይማቻርታት ቅንጧል እየም::  
**፫.** አይ አይ ክበ. በርከቦ ክልተ ከርድታት ቅንጧል እየም::  
**፬.** አይ አይ ክበ. በጥ-አት ዓይማቻርታት አለውም::  
**፭.** አይ አይ ክበ. በርከቦ ቅንጧል ከርድታት ክበ ማሳሰል ክበ. ማሳረው ሆኖች አለዋም::  
**፮.** ዓይማቻር ነቱ በንውሳኑ ከርድ እያ::  
**፯.** ፈደያስ ዓይማቻር ክበ እያ::
2. 4 ስ.ሜ ፈደያስ እብ ለለም ክበ:  
**፩.** 4ሻ.ሜ በንውሳኑ ከርድ ሲከለ::  
**፪.** 8ሻ.ሜ በንውሳኑ ከርድ ሲከለ:: በዘመኑ እዘ ከርድ እንታይ ተብሎ?  
**፫.** 9ሻ.ሜ ገዢ-አት ለለም ከርድ ምስክል ተሳካል ይ?

## 5.2 ተከራካሪ ስነስ ከርናናት

### ቁልና ቁሳት


- |            |                 |               |
|------------|-----------------|---------------|
| ⇒ ስነስ ከርናና | ⇒ ተገቢዎች ገንታት    | ⇒ ይጋዋ ከርናና    |
| ⇒ ቁሳት      | ⇒ ዘመኑ ከርናናት     | ⇒ ስያራ         |
| ⇒ ገንባ      | ⇒ በጀት ዘመኑ ከርናናት | ⇒ ተገቢዎች ከርናናት |
| ⇒ ማስረዳ ገንባ |                 |               |

### 5.2.1 ይምር ወሰን ከርናናት ስሌዳ ከርናና

እብ በአለፈ ከፍልታት በዘመኑ በተፈላለየ ዓይነቶች ስሌዳ ከርናና፣ ተገቢው ወሰን ከርናናትን ዓይነት ቁሳት ከርናናን ተማግኘርናል፡፡


### ዕቅ ገጽ 5.1

- እብ አዲ ነገ ወረቀት በሽን ስሌዳ ከርናና ስሌዳ፡፡
- እቲ በተሰሳለ ስሌዳ ከርናና ቅርቡ እውቀት፡፡
- ቀረናታት እቲ ስሌዳ ከርናና ከምህስወን በምቅረብ እርጥሙ ወምድ፡፡



ስልክ 5.15

- እንታይ ተቀብበት የሚሸጠው? ቁሳት መሰመር ይ ላይ ተከራካሪ ይሞላል?
- ዓይነት ቁሳት ከርናና ክንደረግ?
- በዘመኑ ይምር ከርናናት ስሌዳ ከርናና እንታይ ተብሎ?




ስልክ 5.16

### ነጥረት 5.7

- እብ አዲ በኩል መሰመራት መ<sub>1</sub>፣ መ<sub>2</sub>ና መ<sub>3</sub>ን እንተለያየን መ<sub>1</sub>ና መ<sub>2</sub>ን ተመሳሳይ ይረዳው፤ የይቀም 'መ<sub>3</sub>' ቅርቃዊ መሰመር እንተከይናን ተገቢው ወሰን ከርናናት ዓይነ፡፡ እነዚህ ከርናናት ቅንጫይ ይሞላል፤
- እብ አዲ በኩል ነጥቦ ቆን ስ መሰመር 'መ' ጥ እለው፡፡ ቆን ከብ 'መ' ወቀል እንተከይና በኩል ቆን አካል የ 'መ' መሰመር 'መ' ተመሳሳይ ይረዳው፤ እነዚህ ከርናና መሰመራት ምስክል ይከናል؟

ተከራካሪ 5.1: (ተከራካሪ ይምር ዘመኑ ከርናናት ስሌዳ ከርናና)

የሚሸጠው ከርናናት ስሌዳ ከርናና 180° አይ፡፡

**ሁተዋյი:-** ΔABC ከርማ በ'Φ'፣ 'Ω' ፓ '†' እና 

**ዘመለ:-**  $\Phi + \Omega + \Tau = 180^0$  የሚሸጥ የሚከለው::

ንኑ ሆነ ተመሳሳይ በኋላ ስለመስጠት

መስመር ሲከለ:: ከምኑውን ዓይነት 'ጥ' ጥ  
'የ' ጥ አቅምዎ::

ስልክ 5.16

| ማስታ ቅጽ  | የማስታ (መረጃ)                                   |
|---|--|
| 1. $\alpha(\angle\Phi) + \alpha(\angle\Omega) + \alpha(\angle\Tau) = 180^0$ | ቁጥር ከርማ እያለ::                                |
| 2. $\alpha(\angle\Phi) = \alpha(\angle\Phi)$                                | ተባሬም ወጪዎች ከርማ እያለ::                          |
| 3. $\alpha(\angle\Tau) = \alpha(\angle\Omega)$                              | ተባሬም ወጪዎች ከርማ እያለ::                          |
| 4. $\alpha(\angle\Phi) + \alpha(\angle\Tau) + \alpha(\angle\Omega) = 180^0$ | አብ ደረጃዎች 2ን 3ን<br>ዘረዝር እና ደረጃ (1)<br>በጥኑኩለ:: |
| 5. $\alpha(\angle\Phi) + \alpha(\angle\Omega) + \alpha(\angle\Tau) = 180^0$ | መባሪ ምሳሌ እና የሚደርግ::                           |

**እስከ 1:-** ዓይነት ከርማ ሲሰሉ ከርማ ቀመ $\Phi$ ፣  $(3\Phi)^0$ ፣  $(5\Phi)^0$  እና $\Tau$  ዓይነት እያለ:: ይስቀል::

**ፍታው:-** በተከራዩ ደምር ከርማ

$$\Phi^0 + (3\Phi)^0 + (5\Phi)^0 = 180^0$$

$$(9\Phi)^0 = 180^0$$

$$\Phi^0 = 20^0::$$

$$(3\Phi)^0 = 60^0 \text{ } \bar{::} (5\Phi)^0 = 100^0::$$

ስለዚ ዓይነት እያለ ከርማ 20 $^0$ ፣ 60 $^0$  ዓይነት እያለ::

**እስከ 2:-** መጠኑ ከምድር ዓይነት እና ሲሰሉ ከርማ 1:3:6 እና $\Tau$  ዓይነት እያለ::

**ፍታው:-** ዓይነት እያለ ከርማ ቀመ $\Phi$ ፣  $3\Phi^0$ ፣  $6\Phi^0$  እያለ::

$$\Phi^0 + 3\Phi^0 + 6\Phi^0 = 180^0$$

$$10\Phi^0 = 180^0$$

$$\Phi^0 = 18^0$$

$$3\Phi = 3(18^0) = 54^0 \text{ } \bar{::} 6\Phi = 6(18^0) = 108^0$$

ስለዚ ዓይነት እያለ ከርማ 18 $^0$ ፣ 54 $^0$  ዓይነት እያለ::

### መልመድ 5.6

1. የቅን ፊይ ከ-ርናዕ ስለ-ስ ከ-ርናዕ  $75^\circ$  እየ:: የቅን ካላከው ከ-ርናዕ አርባዕት ዕዕለ  
እኔ ስለ-ስ ከ-ርናዕ እንተኩለሁ የቅን ሂደ-ሳድ ከ-ርናዕ ይለየ::
2. የቅን ከ-ርናዕት ፊይ ስለ-ስ ከ-ርናዕ  $(2\phi)^0 \vdash (3\phi)^0 \vdash (4\phi)^0$  እንተኩለጥም የቅን  
ሻደ-ሳድ ከ-ርናዕ ክንደጋየቻ?
3. መጠኑ በምድር የቅን ከ-ርናዕት ፊይ ስለ-ስ ከ-ርናዕ  $4:5:9$  እየ:: እዘ ስለ-ስ  
አ-ርናዕ እንታይ ዓይነት ስለ-ስ ከ-ርናዕ እየ?
4. አ-ብዕም በስራው ስለ-ስ የቅን ከ-ርናዕ ይለየ::



### ስልክ 5.18

5. የቅን ከ-ርናዕት ፊይ ስለ-ስ ከ-ርናዕ ቀና መሸሪ እና የቅን ከ-ርናዕ ይለየ::  
 $\phi + \omega = 110^\circ \vdash \phi + \zeta = 120^\circ$  እንተኩለጥም የቅን ከ-ርናዕ ቀና መሸሪ እና የቅን ከ-ርናዕ ይለየ::
6. የቅን ፊይ መሽጥ ከ-ርናዕ ማሳሰቢያ ስለ-ስ ከ-ርናዕ አርባዕት ዕዕለ እኔ ካላለ  
መሽጥ ከ-ርናዕ እየ:: የቅን ሂደ-ሳድ ከ-ርናዕ ክንደጋየቻ እየ?
7. የቅን ከ-ርናዕት  $\Delta\phi\theta\tau \vdash 2h^2h + 10 \vdash 2h = 30$  እና የቅን ከ-ርናዕ ይለየ::  
U. የቅን ከ-ርናዕ ይለየ::  
R. እዘ እንታይ ዓይነት ስለ-ስ ከ-ርናዕ እየ?  
ኤ. የቅን ሂደ-ሳድ ከ-ርናዕ ክንደጋየቻ እየ?

### 5.2.2 ደንዥ ከ-ርናዕት ስለ-ስ ከ-ርናዕ

ቁድም እ.ለ. ገዢዎን ደንዥ ወ-ሽማዊ ከ-ርናዕት ስለ-ስ ከ-ርናዕ ተማኑርከ-ጥ እና ተ-ጥ:::  
እዘ ንዑስ ታክኖሎጂ ወ-ሽማዊ ከ-ርናዕ መቻንዕት ከ-ርናዕ ከምዘለዎን እዘ መቻንዕት  
አ-ርናዕ ደንዥ ደንዥ ከ-ርናዕ ከምዘለዎን ከተ-መሆኑ እና ተ-ጥ:::

### ንጥረት 5.8

1. ስልክ 5.19 በምርካይ በስራው ስለ-ስ መለሰ::  
U. ወ-ሽማዊ ከ-ርናዕት ሲሆን ተመ-ጥ:::  
R. ደንዥ ከ-ርናዕት ሲሆን ተመ-ጥ::

- ሰ.** ደመኝ እብ ስራው ቁጥር አርከብ ወጪዎችን ይጠቀን ከርናግት ክንደጋ  
ለይ?
- ሁ.** እብ ስራው ቁጥር ሆኖስተ ክንደጋ ይጠቀ ከርናግት አለመ?
- ታ.** ደምር  $\alpha(\angle \beta) + \alpha(\angle \gamma) + \alpha(\angle \delta)$  ክንደጋ አይ?
- 2.** ንዑስ አስፈላጊ መልካ አሳይቷ ተሸከል ገዢነት 'አቶ' ተሸከል ገዢነት 'ንጂ'  
በምሳሌ መልሰት::
- ሀ.**  $\alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Theta) = \alpha(\angle \Gamma)$
- ለ.**  $\alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Pi) = \alpha(\angle \gamma)$
- ሐ.**  $\alpha(\angle \Pi) + \alpha(\angle \Theta) = \alpha(\angle \beta)$
- ሙ.**  $\alpha(\angle \Theta) + \alpha(\angle \Pi) = \alpha(\angle \gamma)$
- 
- ስልክ 5.19**
- 3.** ይጠቀ ከርናድ አስፈላጊ ነገሮች በእኩወያ ምስራት ያከናል?
- ሀ.** ስለሆነ ከርናድ      **ለ.** በሽን ስለሆነ

- ስ.ስ:-**
1. አዲ ገና ስለሆነ ከርናዱ አንተናዋዕ እብ ስራው ቁጥር ማስ ተገኘበቱ ገና አይጠበ  
ከርናዱ ይጠቀ ከርናዱ ይጠበበ::
  2. ይጠቀ ከርናግት አቶ ገና ከም ይጠቀ ከርናግት ስለሆነ ከርናዱ ይስራስ::
  3. እብ ስራው ቁጥር ገና ይጠቀና ወቅዣዎን ከርናግት ማቅናወት ከርናግት አይጠበ::
  4. እብ ስራው ቁጥር ገና ከዚ ከዚ ይጠቀና ከርናግት አስቀ:: እዘዚህ ፍጥረዋ አንቀጽ  
ከርናግት አይጠበ::

### ተክፍም 5.2 (ተክፍም ይጠቀ ከርናዱ)


የቅና ይጠቀ ከርናዱ ስለሆነ ከርናዱ ማስ ይማር ተገኘበቱ አይነት ከዚ ወቅዣዎን ከርናግት ማስረ  
ገድ:::

### ስ.ስ:- እብ ሲሆን 5.20 አርከብ ሆኖስተ

- ♦ የደጋዊ ከርናዱ ይ ተገኘበቱ አይነት ወቅዣዎ ከርናግት  $\angle \tau \cong \angle \theta \cong \angle \phi$  አይጠበ::
- ♦ የደጋዊ ከርናዱ ው ተገኘበቱ አይነት ወቅዣዎ ከርናግት  $\angle \psi \cong \angle \tau \cong \angle \theta$  አይጠበ::
- ♦ የደጋዊ ከርናዱ ቅ ተገኘበቱ አይነት ወቅዣዎ ከርናግት  $\angle \theta \cong \angle \psi \cong \angle \phi$  አይጠበ::

**ዘተወካሚ:-** ሆኖስተ ወጪዎች ከርናግት በ:: ተ:: ቀ:: ቁ እያም::

**ዘረሳለ:-**  $\alpha(\angle \gamma) = \alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Theta) \text{ የማስኬር } 5.20$ ::



|    | መግቢያ ቁጥር  | የመጀመሪያ(መጀት)                                     |
|----|---|---|
| 1. | $\alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Omega) + \alpha(\angle \Gamma) = 180^0$   | ደምር ወጪዎች ከርናዕት ስለስ ከርናዕ 180 <sup>0</sup> ስለሆነ:: |
| 2. | $\alpha(\angle \Omega) + \alpha(\angle \Upsilon) = 180^0$   | ቍኩዎች ከርናዕ 180 <sup>0</sup> ስለሆነ::               |
| 3. | $\alpha(\angle \Omega) + \alpha(\angle \Upsilon) = \alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Omega) + \alpha(\angle \Gamma)$ | ከዚህ የሚገኘውን በቃል 1ን 2ን                            |
| 4. | $\alpha(\angle \Upsilon) = \alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Gamma)$   | $\alpha(\angle \Omega)$ አባሪ ከርናዕ እና::           |

በተመሳሳይ አስፈላጊ::

$$\alpha(\angle \Omega) = \alpha(\angle \Gamma) + \alpha(\angle \Phi) \quad \alpha(\angle \Gamma) = \alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Omega)::$$


አስገባ 3:-  $\alpha(\angle \Gamma) = 120^0$ ፣  $\alpha(\angle \Omega) = 70^0$  እንተኩለም ወጪ ቅድመ ደረሰኝ::

ፍታው:- በተጨማሪ የሚገኘው ከርናዕ

$$\alpha(\angle \Phi) + \alpha(\angle \Omega) = \alpha(\angle \Gamma)$$

$$\alpha(\angle \Phi) + 70^0 = 120^0$$


$$\alpha(\angle \Phi) = 120^0 - 70^0 = 50^0$$



ስልክ 5.21

### ሙሉሙዲ 5.7

1. እብ ማስቀመጥ ማስቀመጥ የሚገኘው ከርናዕ ወጪ 'ወ' ( $5\Phi + 10$ )<sup>0</sup>፣  $\alpha(\angle \Omega) = 30^0$  እንተኩለሁ ወጪ 'ወ' ከንደጋጌ እና?



ስልክ 5.22

2. እብ ማስቀመጥ የ( $\angle \Lambda$ ) አጠቃላይ ዕዳው የ( $\angle \Omega$ ) እና:: የሚገኘው ከርናዕ ወጪ 'ወ'  $125^0$  እንተኩለሁ የሚገኘው  $\angle \Omega$  ከንደጋጌ እና?
3. እብ ማስቀመጥ የ( $\angle \Phi$ ) =  $2h + 4$ ፣  $\alpha(\angle \Omega) = 6h - 58$ ፣ እብ ወጪ 'ጥ' አጠቃላይ ዕዳው ከርናዕ '5h' እና::
- ሀ ወጪ 'ወ' ደረሰኝ::
- ለ እነዚህ ስለስ ከርናዕ እንታይ የይህንት ስለስ ከርናዕ እና?
4. እብ ማስቀመጥ የ( $\angle \Omega$ ) =  $35^0$ ፣ የሚገኘው አብ ወጪ 'ወ' አጠቃላይ ዕዳው ከርናዕ  $105^0$  እንተኩለሁ:: የ( $\angle \Lambda$ ) ከንደጋጌ እና?


5. በለዕበ ክልኩ ማሳሪያ ነኝ ስለሆነ ክርናዬ በምርክብ በሰው አካላት መልሰ::

ሀ.  $\alpha(\angle \Phi) = 20^\circ$ ፣  $\alpha(\angle \Theta) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

ሁ.  $\alpha(\angle \Phi) = 80^\circ$ ፣  $\alpha(\angle \Theta) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

ሱ.  $\alpha(\angle \Phi) = 120^\circ$ ፣  $\alpha(\angle \Theta) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

ሸ.  $\alpha(\angle \Phi) = 135^\circ$ ፣  $\alpha(\angle \Theta) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;



ስልክ 5.23

6. ከዚ ስለፈ 5.23 ሲሆን ክልኩ ማሳሪያ ነኝ ስለሆነ ክርናዬ በምርክብ በሰው አካላት መልሰ::

ሀ.  $\alpha(\angle \Theta) = 80^\circ$  እንተተካይ::  $\alpha(\angle \Phi) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

ሁ.  $\alpha(\angle \Theta) = 40^\circ$ ;  
ሱ.  $\alpha(\angle \Theta) = 60^\circ$ ;  
ሸ.  $\alpha(\angle \Theta) = 35^\circ$ ;

$\alpha(\angle \Phi) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

$\alpha(\angle \Phi) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

$\alpha(\angle \Phi) = \underline{\hspace{2cm}}$ ;

### ድጂታዊ ወ-ሽጣዊ ክርናዬ ተኋላ

ድጂታዊ ወ-ሽጣዊ ክርናዬ ተኋላን ከዚ ፊል ቁጥር በተሰጠው ስያሜ ስለሆነ ክርናዬ በግዢር ስለሆነ ክርናዬ ተኋላ በፊል አለም::

### ንጥረት 5.9

1. ፊል ሻጠት ክርናዬ 'ቀበታች' በምሳሌ ከዚ ፊል ቁጥር ስያሜ ስለሆነ::  
ሀ. ከዚ ፊል ቁጥር ክንደጋጀ ስያሜ ስለሆነ::  
ሁ. ክንደጋጀ ስለሆነ ክርናዬ ተስረዳዋ?  
ሱ. ደጂታዊ ወ-ሽጣዊ ክርናዬ ሻጠት ክርናዬ ክንደጋጀ?  
ሸ. ደጂታዊ ወ-ሽጣዊ ክርናዬ ተስረዳዋ?  
2. አመ-ሽ ተኋላ 'ቀበታች' በምሳሌ ከዚ ፊል ቁጥር ስያሜ ስለሆነ::  
ሀ. ክንደጋጀ ስያሜ ስለሆነ::  
ሁ. ክንደጋጀ ስለሆነ ክርናዬ አለመ?  
ሱ. ደጂታዊ ወ-ሽጣዊ ክርናዬ አመ-ሽ ተኋላ ክንደጋጀ?  
3. ገዢ-ሽ ተኋላ 'ህለአመራሪያ' ስያሜ ስለሆነ::  
ሀ. ክንደጋጀ ስያሜ ስለሆነ::  
ሁ. ክንደጋጀ ስለሆነ ክርናዬ አለመ?  
ሱ. ደጂታዊ ወ-ሽጣዊ ክርናዬ ገዢ-ሽ ተኋላ ክንደጋጀ?

ከዚህ ገዢ-ሽ በለዕበ መጠቃለለ ምንም ይከናል እያ::

| በአካል ተንታት | ከብ በፊደል ማረጋገጫ<br>ዘመኑ በአካል<br>ስምምነት | በአካል ስለስ<br>ተርጉምነት | ድምር ወጪዎች<br>ተርጉምነት ገዢ             |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 4         | 1                                  | 2                  | $2 \times 180^\circ = 360^\circ$  |
| 5         | 2                                  | 3                  | $3 \times 180^\circ = 540^\circ$  |
| 6         | 3                                  | 4                  | $4 \times 180^\circ = 720^\circ$  |
| 7         | 4                                  | 5                  | $5 \times 180^\circ = 900^\circ$  |
| .         | .                                  | .                  | .                                 |
| .         | .                                  | .                  | .                                 |
| .         | .                                  | .                  | .                                 |
| 10        | 7                                  | 8                  | $8 \times 180^\circ = 1440^\circ$ |
| .         | .                                  | .                  | .                                 |
| .         | .                                  | .                  | .                                 |
| .         | .                                  | .                  | .                                 |
| 7         | $7 - 3$                            | $7 - 2$            | $(7 - 2) \times 180^\circ$        |

፩.በ:- በአካል ተንታት በፊደል ከሰው ተንተዋል ይመር ፍቃድ ወጪዎች ቴርጉምነቱ  
 $(7 - 2) \times 180^\circ$  እሱ::

እስከ 4:-ድምር ወጪዎች ቴርጉምነት 12 ነት ነገሮ ክንፈጸም?

ፍታው:-     ድምር ወጪዎች ቴርጉምነት ነገሮ =  $(7 - 2) \times 180^\circ$   
 $= (12 - 2) \times 180^\circ$   
 $= 10 \times 180^\circ = 1800^\circ::$

እስከ 5:- ዓይነ ወጪዎች ቴርጉምነት አይ ነገሮ  $1620^\circ$  እንተዋይና በአካል ገንታት  
እኔ ነገሮ ክንፈጸም?

ፍታው:-     ድምር ወጪዎች ቴርጉምነት =  $(7 - 2) \times 180^\circ$   
 $1620 = (7 - 2) \times 180^\circ$   
 $1620 = 180 \cdot 7 - 360$   
 $1620 + 360 = 180 \cdot 7$   
 $1980 = 180 \cdot 7$   
 $\frac{1980}{180} = 7$   
 $7 = 11::$

**ሰ.በ:-** ፍቃድ አይነት በመሆኑ ከሆናቸው በመሆኑ የተለለ የሚጠች:: ስለዚ ፍቃድ አይነት በመሆኑ ከሆናቸው ማስረጃው ተብሎ የሚገልጻ ይች::

### ሙሉሙዳ 5.8

1. በዘመኑ ገዢ ነገሮች ተዋሂቦ እለ:: ይምር ዘመን ወጪዎች ከርፍዓት ሲደረሰ  
ነበረ ይለየ::  
  
ሀ. 8                  ስ. 12                  ቀ. 15                  መ. 20
2. ይምር ዘመን አመራር ወጪዎች ከርፍዓት ሪፖርት ነበረ 600° እንተኩለኝ ዘመን  
እኔ ምድሮች ከርፍዓት ነበረ እኝ?
3. ይምር ዘመን ወጪዎች ከርፍዓት ነገሮች ከምህሰዱ ተዋሂቦ እለ:: በዘመኑ  
ገኘታት ሲደረሰ ነበረ ይለየ::  
  
ሀ. 8 ቁጥር ከርፍዓት                  ስ. 3960°                  ቀ. 1800°
4. ዘመን አይ ይጠቀም ከርፍዓት ማስረጃው ነገሮች ከምህሰዱ ተዋሂቦ እለ:: ሲደረሰ  
ነበረ ከንደረሰ ገኘታት እለወ?
5. ዘመን ከርፍዓት አመራር ነበረ  $\Phi^0$ :  $(2\Phi)^0$ :  $(\Phi + 30)^0$  :  $(\Phi - 10)^0$ :  
 $(\Phi + 40)^0$  እንተኩለኝም ዘመኖች እናም ከርፍዓት ይለየ::
6. በዘመኑ ገኘታት ነገሮች ተዋሂቦ እለ:: ከዚ አይ ቅጽና በስሳሌ በዘመኑ ስያሜ  
ሟልጊዜ ነበረ ከንደረሰ ይስወ::?  
  
ሀ. 3                  ስ. 10                  ቀ. 100                  መ.  $\Phi$
7. ዘመን ከርፍዓት ሰብ ከርፍዓት  $(\Phi - 5)^0$  :  $(\Phi + 20)^0$  :  $(2\Phi^0 - 45)^0$  :  
 $(2\Phi - 30)^0$  እንተኩለኝ ዘመኖች እናም ከርፍዓት ይለየ::
8. መጠኑ አምራና ዘመን ከርፍዓት ሰብ ከርፍዓት 1:6:7:4 እንተኩለኝ ዘመኖች  
ሟልጊዜ ከርፍዓት ነበረ ከንደረሰ እኝ?
9. ይምር ዘመን ወጪዎች ከርፍዓት ነበረ 1350° ከንወጣ ይስኩል ይ?
10. ዘመን ከላተ ከርፍዓት አመራር ነበረ 100° ዓ 150° ዓ እኝ:: እናም በተረፈ  
ስለስተ ከርፍዓት ቅጽና እንተኩለኝም ዘመኖች እኝ?

## 5.3 መብቃንታት

አብዕር, ሪሳስ, እና አብ 5<sup>ኛ</sup> ዓ 6<sup>ኛ</sup> ዓ ክፍል, ቤተምህርከ-የምዕያው ፈጥነገራት በጥፊት፣ ከ-ርድ፣ ስፍቅትን ትኩረቶን የአማካርያዊ ምስልታት ከመሬ ከምህርከበትን ቅመራት ከ-ርድ፣ ስፍቅትን ትኩረቶን ካበደ ከምህመዥን ከተረኞ እና ነው::

### ቁጥሮች ቁጥቶች

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| — ስለሰ ከርናዚ | — ሰያጭ      | — ገዢ        | — ቴረጥዘዣዎ    |
| — ጥራስለባንፈሙ | — ማሰራ ሆኖቻቻ | — ሰራተኞ      | — ቅመት       |
| — ወሰን ነጥበ  | — ገማሽ      | — ዓይማዱ      | — ማሻሻል      |
| — ክበ       | — ቁጥሮ ከርናዚ | — ቁጥት ክበ    | — ስለንደር     |
| — ጥሩዝሙ     | — ቁጥሮ ጥሩዝሙ | — ስፍቅት      | — ሂሳብ ጥሩዝሙ  |
| — ክርድ      | — ትክክል     | — ጥሩ (π)    | — ባድታዊ ስፍቅት |
| — ክበዋ ጥሩዝሙ | — ገናወ ስፍቅት | — በቃላሽ ስፍቅት |             |

### 5.3.1 ስፍቅት ሲለ-ሰ ከርናዚት

አብ ዋላታዊ ምንቅስቃሴት-ና አብ በርሃም-ና ባድንት አይ ስፍቅት ቤተፈለጋዊ ቁርቃታት ለለውያዣ የአማካርያዊ ምስልታት ምርከብ እያ:: የአብነት ከበዕጀም እኔ አይ ስፍቅት ሲለ-ሰ ከርናዚት እያም:: ሲለሁኝነት አብዕር, የአብ ሪሳስ, እና ስፍቅት ሲለ-ሰ ከርናዚት-ና አፈታት-ተከላምን ክንርኢ እና::




## ዝተፈት 5.10

1. አብ ስእል 5.23 ጽዕትንግል ቁጥጥር አብ ክልተ ማሳጠቸው ስለሆነ ካርድናት ተመቅለ እለሁ::

ሀ. ስፍአት ክልተኝም ስለሆነ ካርድናት እውዳደሩ::

ሁ. ፊልድዋ ቁመር ስፍአት ማሳጠቸው ስለሆነ ካርድና ይለያ::



ስል 5.23

2. አብ ስእል 5.24 ጽዕትንግል 'ቁጥጥር' አብ እርባዕት ስለሆነ ካርድናት ተመቅለ እለሁ 'ሀ' ዓ' ዓ' ማሳጠቸው ነጥበት ጽዕት ተስተካክ የዚህ ተስተካክ እንተኩይናም

ሀ. ስፍአት ህጻዊ ዓ' ህጻዊ ዓ' እውዳደሩ:: ከምኑውን ስፍአት ህጻዊ ዓ'


ሁ. ስፍአት ቁልጥ ስለሆነ ካርድና ክንደይ ክፏል ስፍአት ጽዕትንግል ቁጥጥር እየ?

ሁ. በዚህ ተስተካክ ተስተካክ የዚህ ተስተካክ እንደሚ ተብሎ?

ሙ. ስፍአት ጽዕትንግል ቁጥጥር ክንደይ እየ?

ጀ. ስፍአት እዘ ቁልጥ ስለሆነ ካርድና ክንደይ እየ?

ሁ. ቁመር ስፍአት ስለሆነ ካርድና ክትወስኑ ወ ተስከላለ?



ስል 5.24

3. አብ ስሳሌ 5.25 ሲቀጥ ምክሮ::

ሀ. አብ ሂጥ ቁዕሪ 1 ዘርዝብኩምዋ

ቀመር ሲኖሩት ስለስ ከርናዬ

ተጠቃሚነው ሲኖሩት ሲቀጥበ

ን ሲኖሩት ሲቀጥበ ጥልቅ::


ለ. ሲኖሩት ሲቀጥበ ከንደይ እያ?

ሐ. ጥወኑት ሲረጥ ሲቀጥበ:  $\overline{AB} = 8$

$$\text{ከይኑ ቁመት } \overline{BC} = 4$$

ስልክ 5.25

አንተኩይኑ ቁመር ሲኖሩት ሲቀጥበ ይዘሩ::




ቀመር ሲኖሩት ስለስ ከርናዬ

ቀመር ሲኖሩት (ሀ) አዎን ስለስ ከርናዬ ፍርማ ይገኙ ምክሮ ስለትን ቁመትን እየ::

$$\text{ሰ} = \text{ሰኖሩት}: \text{ቅ} = \text{ቅመት}: \text{ሰ} = \text{ሰራት} \times \text{ቅመት} \text{ ሰ} = \frac{1}{2} \times \text{ሰ} \times \text{ቅ}$$

**እስተዋዕስ:-** አዎን ገዢ ስለስ ከርናዬ ሰራት እንተሻይ ያስቀ አተስከለ ቁመት ነውበድ፡ እኩ ስለስ ከርናዬ ይሰጣጥ እንተሻወን ግኝ ቁመት ከበታ ስለስ ከርናዬ መግኑ ከኩወን ይሻኑል እየ::



ስልክ 5.26

**አጠቃላት 1:-** አብ መእተዋ እዘ ስሳሌ ዘርዝብኩምዋ ሲኖሩት አይተ ማይገደ ከቻይይኩም  
በአሰቦ መንድቻ መምሃር ክፍል በተ ተምርጻ ከንደይ እያ?

$$\text{ፍታዕስ: } \text{ሰኖሩት } (\text{ሰ}) = \frac{1}{2} \times \text{ሰራት} \times \text{ቅመት}$$


$$= \frac{1}{2} \times 12 \text{m} \times 3 \text{m}$$

$$= 18 \text{m}^2::$$

### እስከ 2:- ስፋት ቁልጥ ይለየ::


ፍታት:-  $\text{ስፋት } \text{ቁልጥ} = \text{ስፋት } (\Delta \text{ሀሙሪ}) - \text{አ}(\Delta \text{ሀልዕ})$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 6\text{h.}\text{m} \times 8\text{h.}\text{m} - \frac{1}{2} \times 4\text{h.}\text{m} \times 5\text{h.}\text{m} \\ &= 24\text{h.}\text{m}^2 - 10\text{h.}\text{m}^2 \\ &= 14\text{h.}\text{m}^2:: \end{aligned}$$



ስል 5.27

### እስከ 3:- በርመዳ ታርያንግል ቁርቃ ስለስ ካርድ አበባ ከፌል ው-ቅይናለ አተገኘትኩ እያ:: በአሳሰብ ባተሰኗለ ቁርቃ ስለስ ካርድ አለው በታ ንይነ:: ከዚ ሰሜን አጠራኩ ማያዣኩ አበባ በታ ፍጥነት በርመዳ ከበኩ ፍጥነት የሚያስፈልግ ቁርቃ ስለስ ከተሰጠው እያ:: ስፋት ቁልጥ በርመዳ ታርያንግል ከንደግ እያ?



(ፍጂዢ: World Geography, 2010)

ስል 5.28


ፍታት:-  $\text{ስፋት } = \frac{1}{2} \times \text{ሰራት} \times \text{ቀመጥ}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times 1851 \text{ h.}\text{m} \times 1217 \text{ h.}\text{m} \\ &= 1,126,333.5 \text{ h.}\text{m}^2:: \end{aligned}$$


### መልመድ 5.9

1. ስፋት አስፈላጊ ሲለብ ከርፍንት ይለያ::


ሀ.




ሐ.



ከ.




በዚ.




ስነድ 5.29

2. ስፋት ሲለብ ከርፍ 40  $\text{dm}^2$  ጥንቃው ስፋት ሲረቱ 8  $\text{dm}$  አንተቶይኝ ቁመቱ ክንደያ እየ?
3. ስፋት ሲለብ ከርፍ 120  $\text{m}^2$  ጥንቃው ቁመቱ 10  $\text{m}$  አንተቶይኝ ሲረቱ ክንደያ’የ?
4. አስፈላጊ ማስረጃ ለማት ሲለብ ከርፍዎን ፈከታታገልን አየም:: ስፋት አድራሻ ማስለ ይለያ::


ሀ.



ሐ.




ከ.




ስነድ 5.30

በዚ.




5. የገዢ ባንድር ትራንዳን የባንድ ትቦግል የገዢ ሰላለት አብርታት አለመዋ::  
ገዢ-አት ጽንታት ከምዘሰዱበት ትዋሬት አለ::  $\frac{150}{80} = \frac{15}{8} = 100\text{አ.ማ::}$



ስልክ 5.31

- ሀ. ሰፋካት እና ባንድር ክንደጋጀ?
- ሁ. ሰፋካት ቅይሳ ክፎል ክንደጋ እየ?
- ሂ. እና ባንድር ጽምሰራውን ታ 1 ትርጉም መቻል በር 64 በዚህ አንተኩረኝ፣ ወር እና ባንድር ክንደጋ እየ?
- ሆ. እና በስዱበት ትርጉም ሰላለ ክርናል አለም በታ አርማ እየ::
- ሁ. ሰፋካት እና በታ አርማ ክንደጋ እየ?
- ሂ. ከዚህ በስዱበት ሽሰሌ ጽዢ-አት ነው በታ አርማ አቅራው እብት ይርጋል  
አብዱክ ፊጥር መንገዶች ያለየ::



ስልክ 5.32

7. ጽዢ-አት ጽንታት ፊል መሳካናዊ ሰላለ ክርናል 6አ.ማ፣ 8አ.ማ እና 10አ.ማ እየ::  
ሰፋካት እና ሰላለ ክርናል ክንደጋ እየ?

### 5.3.2 በ-ርድን ሰፋካትን ትራጥኗያም

እብ ሲል-ፍ ትምህርት-ሽ-ም ጽንታይነት ትራጥኗያም፣ ትርጉምን ምትቃያዎን ተማሪርከ-ም  
አ.ሽ-ም:: እና የ-ርድን ሰፋካትን ትራጥኗያም በኋሙይ ከምዘሰዱበት ከተራ-  
አ.ሽ-ም::

## ኋጥፈት 5.11

1. አንድ ትራታዥም ስእለ::

ሀ. ሰራተኞች አሳርጓን ቁመትን ስያመ::

ለ. ገዢአት ገንታት የቅኑ::

ሐ. ኮርሃ አስልቀ::

2. እነዚ ስልጣን ትራታዥም ሲከፍ::


ሀ. ቁመት ሲለመ አየኅይ እኩ?

ለ. ቁመት ሲለመ አየኅይ እኩ?

ሐ. ሲለመ ሲለመ እኩ የይንት ቁመት አለዋም:: ገዢንታይ?

ዘ. ቁመት ሲቀርብ ሲለመ እኩ ያለየ::

ሪ. እነዚ ቁመር ተጠቃሚነት ቁመር ሲቀርብ ትራታዥም ሆለዕው ያለየ::



ስልክ 5.33


## ዘርፍ ትራታዥም

ዘርፍ ገዢ ማስታወሻ ይማር ገዢአት ገንታት እኩ ገዢ እኩ::

ሁሉዕው ትራታዥም አንትኩዎን ዘርፍ እኩ ይማር ገዢአት ገንታቱ እኩ::

ስልክ ኮርሃ


$$\begin{aligned} H &= \overline{AB} + \overline{CD} + \overline{BC} + \overline{AD} \\ &= \Phi + \Pi + \Gamma + \Tau :: \end{aligned}$$



ስልክ 5.34

ቀመር ስፍቅት ትራታዥም ለማስተካከል ፍርማ ይማር ሰራተኞች ስፍቅት ቁመትን እኩ::

$$\text{ስፍቅት}(\Pi) = \frac{1}{2} (\Pi_1 + \Pi_2) \times \Phi$$




ስልክ 5.35

አጠቃላይ 4:- ኮርሃን ሲቀርብ ስልጣን ትራታዥም ያለየ::

$$\begin{aligned} \text{ቆጠቃለ:- } \text{ኮርሃ } (H) &= 30\text{m} + 20\text{m} + 50\text{m} + 20\text{m} \\ &= 120\text{m} :: \end{aligned}$$

$$\text{ስፍቅት}(\Pi) = \frac{1}{2} (\Pi_1 + \Pi_2) \times \Phi$$

$$= \frac{1}{2} (30\text{m} + 50\text{m}) \times 10\text{m} = 400\text{m}^2 ::$$



ስልክ 5.36

**እስከ 5:-** ሰራተኞች በሰው ትሬታዎች 110 ላ.ሜ<sup>2</sup> እያ:: ተመሳሳይ ትንታቱ 13 ላ.ሜን 7 ላ.ሜን እንተኩለኝ እብ ፍጤትና አለው ሁኔታ ክንደረገ::

**ፍታት:-**  $\text{ሰራተኞች } (\text{ሰ}) = \frac{1}{2} (\text{ } \bar{\text{ሰ}}_1 + \text{ } \bar{\text{ሰ}}_2) \times \text{ }\Phi$


$$110 = \frac{1}{2} (7 + 13) \times \Phi = \frac{1}{2} \times 20 \times \Phi$$

$$\frac{110}{10} = \frac{10 \times \Phi}{10}$$

$$\Phi = 11 \text{ }\text{ሰ.ሜ} ::$$

አሉክ እብ ፍጤት ተመሳሳይ ትንታቱ አለው


ሁኔታ ሁኔታ (ቅመት) 11 ላ.ሜ እያ::



ስልክ 5.37


### ሙሉሙዲ 5.10

1. ወ/ሮ ካሳኑ እዘ, በሰው ትሬታዎች አለው መፈት አርሱ አለውን:: በጥርሱ ክፍል እንተደላየን ክንደረጋ ማትሪ ትርሱ የድልያን::




ስልክ 5.38


2. ገዢ እንደ ተመሳሳይ ትንታቱ ትሬታዎች 6 ላ.ሜ ዓ 11 ላ.ሜ ዓ እያ:: እብ ፍጤትና አለው ሁኔታ ሁኔታ (ቅመት) 8 ላ.ሜ እንተኩለኝ ሰራተኞች እዘ ትሬታዎች ክንደረጋ እያ::
3. አርሱን ሰራተኞችን በሰው ትሬታዎች ይፈጸም::



ስልክ 5.39



4. ስፋት አይ ቴሬታዎም 60ሸ.ማሪ<sup>2</sup> እያሱ:: ገዢት አይ ተመዳደሩዋ ነኝ  
11ሸ.ማሪ ካይኑ ቁመቱ 6ሸ.ማሪ እንተኩይኑ ገዢት እኔ ከላከያ ተመዳደሩዋ ነኝ  
ከንደይ’የ?
5. ትርአስ ቁድማግት ገዢ ቁለም ከተቁልጥ ያልየ::
- ሀ. ስፋት እኔ ቁለም ነልክ ገዢ ከንደይ’የ?
- ሁ. 31ማሪ<sup>2</sup> በር 3 በኩል እንተኩይኑ:: ቁድማግት እኔ ዘዴ በቁልጥ ስብ  
ከንደይ በር ይረከብ?



ስኩል 5.40

6. አይተ ዓብደ ቁርዕስ ቴሬታዎም በኩል በታ ስርዓት አለዎም:: ገዢት እኩረና  
40ማሪ<sup>2</sup> 50ማሪ<sup>2</sup> ሰራተኞች 50ማሪ<sup>2</sup> 120ማሪ<sup>2</sup> ገዢት ቁመቱ 40ማሪ. እንተኩይኑ  
ዘርሱን ስፋትን እኔ በታ ስርዓት ያለየ::

### 5.3.3 ኮርቶን ስፋትን ፖራይል ተረልሎግራም

ኮርቶን ስፋትን ፖራይል ተረልሎግራም ቁድማግ ምርመራዎች መሳሪት ፖራይል ተረልሎግራም  
ንግድ እና ቀን በኩል የሚከተሉ ስራዎች ሰራተኞች ሰራተኞች ሰራተኞች::


#### ንጥረት 5.12

- አይ ፖራይል ተረልሎግራም በምስክል አይፈጸም ቁልጻ ሰይመ::
- ሀ. ሰራተኞች እኔ ፖራይል ተረልሎግራም አየናይ ነኝ እየ?
- ሁ. ቁመት እኔ ፖራይል ተረልሎግራም አየናይ እየ?
- ሐ. ቁመር ኮርቶ ፖራይል ተረልሎግራም ይካሂ::

## ዘርፍ ፖስታንጻም

ዘርፍ ፖስታንጻም ያማር ገዢ ተከተል ነው እና ይህንን ወይ ከዚ ዕድል ያማር ገዢ ተከተል  
በደተመካማኝው ተከተል አይደለም:: የሚንጻይ?


$$\begin{aligned} \text{ዘርፍ} &= \overline{U\Lambda} + \overline{\Lambda\Delta} + \overline{\Delta\Theta} + \overline{\Theta U} \\ &= \Phi + \Pi + \Gamma + \Gamma \\ &= \Phi + \Pi + \Phi + \Pi : (\Phi = \Gamma : \Pi = \Gamma) \\ &= 2\Phi + 2\Pi \\ &= 2(\Phi + \Pi):: \end{aligned}$$



ስልክ 5.41

**እስከ 6:-** ዘርፍ አለበት ፖስታንጻም ያለም::

$$\begin{aligned} \text{ፍታት:- } \text{ዘርፍ} &= 2(\Phi + \Pi) \\ &= 2(0.3\text{mW} + 20\text{h.mW}) \\ &= 2(30\text{h.mW} + 20\text{h.mW}) \\ &= 2(50\text{h.mW}) = 100\text{h.mW}:: \end{aligned}$$



ስልክ 5.42


## ስፍት ፖስታንጻም

### በ፩ ጥናስ 5.2

አዲለ:- ስፋር ወረቅት፣ እርሳሽን መቆስን

ሰላም:- ቁጥር ስፍት ፖስታንጻም የሚፈልግ::

1. እብ ስፋር ወረቅት ፖስታንጻም ስትል::
  2. እቲ ፖስታንጻም ወረዳለሁ እውቀት ወደ::
  3. ቁጥር ፖስታንጻም አንቀጽ ወደ:: ቁጥር ወረዳ::
  4. ቀረቡ ስለስ ከርፍንት በጣም ተደርሱ እቲ ፖስታንጻም ሲሆን::
- ፈከታዊነት ቅርባ ከሆነው አገጣጥሙ::



መመያዣ

- ሀ. ስፍት ስለስ ወረዳለሁ ወደ ስፍት እቲ ፖስታንጻም እውቀድኝ::
- ሐ. ቁጥር ፖስታንጻም ወደ ቁጥር ስለስ ስለስ ስለስ ወደ::
- ሐ. ስራት ፖስታንጻም ወደ ስራት ስለስ ስለስ ወደ::
- መ. ስፍት ፖስታንጻም በተመይ ከምዘርከብ ወለዣ::


ስፍት (ስ) ዘዴን ታደሰሎግራም ሆነበት ገዢት ስራት(ስ) እና መካይነት ቁመት (ቁ)ን አሳይ::

$$\vec{B} = \vec{A} \times \vec{\Phi}$$

**አጠቃላይ 7:-** ሰጥቶ ታደሰሎግራም ቀበታዊ እና ለመከተል ቅጽ እና ደለየ::

፩. ሰጥቶ:  $\vec{B} = \vec{A} \times \vec{\Phi}$

$$\begin{aligned}\vec{A} &= \vec{\Phi} \times \vec{B} \\ &= 15\text{N.A} \times 8\text{N.A} \\ &= 120\text{N.A}^2::\end{aligned}$$



$$\vec{B} = \vec{A} \times \vec{\Phi}$$

$$120\text{N.A}^2 = 10\text{N.A} \times \vec{\Phi}$$

ስንጻ. 5.44

$$\vec{\Phi} = 12\text{N.A}::$$

**አጠቃላይ 8:-** ሰጥቶ ከድ ታደሰሎግራም  $36\text{N.A}^2$  ካይኑ ሲረቱ ሲረቱ  $4\text{N.A}$  እንተኩይኑ::

ቅመቱ ክንደረገ՞?

፩. ሰጥቶ:  $\vec{B} = \vec{A} \times \vec{\Phi}$

$$36\text{N.A}^2 = 4\text{N.A} \times \vec{\Phi}$$


$$9\text{N.A} = \vec{\Phi}$$

$$\vec{\Phi} = 9\text{N.A}::$$


### ሙሉሙክ 5.11

1. ከርያን ሰጥቶ ከንቀሳሽ እና ማስቀመጥ ታደሰሎግራማት ደለየ::

ሀ.




ሁ.



ስንጻ. 5.45


2. ሰጥቶ ታደሰሎግራም  $84\text{N.A}^2$  እና ቁመቱ  $21\text{N.A}$  እንተኩይኑ ሲረቱ ክንደረገ እና?

3. ለፌካት ፖስታልላግራም  $56\text{m}^2$  አያር:: ለረቱ 8መት እንተኩይኑ ቁመቱ በ ላ ላ.መ  
ከንደይሸች?
4. ለፌካት አይ ትርጓሜት መሰ ለረቱ 12አ.መ፣ ቁመቱ 3አ.መ በኋነ  
ጥስታልላግራም ማሳረ አያር:: ነኝ ለዘመኑ ትርጓሜት አንድሱ አያር?
5. ለፌካት ፖስታልላግራም 'ቀበታች'ን ወጪ 'ሁ' እና ይለያ::



ስነድ 5.46

6. 'ሀልፊመ' ፖስታልላግራም አያር:: ለፌካት ሁልፊመ እና ለፌካት ህቀፊመ እና  
እለያ::



ስነድ 5.47

7. ወ. አይ ዓይነት ዘርፍ አለምም ፖስታልላግራማት ማሳረ ለፌካት አለምም  
ምሳሌ ይከናል ዳ?
- ሀ. አገልግሎት ዘርፍ አለም ፖስታልላግራም አገልግሎት ዳ ይህልም?
- ሐ. አብዛኛው አስፈላጊ ለፌካት ፖስታልላግራም እንታይ ይከናወል?
- ሻ. ቁመቱ ዕዕስ እንተኩይኑ
- ሻ. ገዢ-ካታት ለረቱን ቁመቱን ዕዕስ እንተኩይናም

### 5.3.4 ቁጥት ክበ.

አብዛኛው ሰነድ የሚከተሉት ሰነድ የሚከተሉት ሰነድ የሚከተሉት ሰነድ የሚከተሉት ሰነድ::

### ኋጥጋት 5.13

1. እሁ እብ ስለዚ 5.48 በለው ክበር በምርሃይ ተርጉም እነዚህ በስዕስ ቅድሞ ግለዥ::  
 ሁ. ማእከላ  
 ለ. ፈደያስ  
 ቀ. የይመሂትር  
 መ. ዘርፍ
2. እብ ወጪን የይመሂትርን ፈደያስን በለው እራሳለይ እንታይ እና?
3. ቁርቃ ክበር በለምዋ ነገሮች በወጪ::

ብ.ቦ. ከመቀተ ካይነት ቁጥር ካይነት ካልፎ ሽማት ዘርፍ ክበር ሲሆን::


### ዕቅ ጥቃት 5.3

ዘመን: መቆስት: እርዳበት: መሰመሪ: ከምታለን ወረቅትን


ፊልግ: እብ ወጪን የይመሂትርን ቅድሞ ክበርን በለው ሁ

ርከብ ዝምጥልጥ


- 1 11 ፍ.ማ ፈደያስ በለም ክበር ስሳለ::
- 2 እቲ ክበር ቁረዳለም በምዕቀል እብቱ ፍደያ ማቅድ  
ምልካት ማስፈርድ (ኋጥበ, 'Φ' እቅምው::)
- 3 እብ ፍደያ ለመሆኑ ወረቅት የኋጥበ, 'Φ' በምዕቀል  
አስቀመጥ:: ምስ እብቱ ክበር በርከብ ዝምጥልጥ::



ስለዚ 5.48



ስለዚ 5.49



ስለዚ 5.50

- 4 የኋጥበ, 'Φ' በይሩ እብ መሰመር ክሳብ በነበረ እቲ ክበር ምንክልለው:: ክሳብ እብ  
መመሻክት እቲ መሰመር ምልካት የኋጥበ, ምዕቀል::
- ሀ እብ ወጪን እቶም ክልተ የኋጥበት እቲ መሰመር በለው ለፈጸም ክንደረሰ?
- ለ የይመሂትር ክበር ክንደረሰ?
- ሐ እቲ በረከብበም ለፈጸም የይመሂትር ክበርን አውቆድና::
- መ ደከብ የይመሂትርን ቅድሞ ክበርን እንታይ እና? ተብሎ?

ከብዙ ደየ ጥቃት እሁ በረከብበም ዓይነ ቅድሞ የይመሂትርን እብ በሽነ ክበር  
ማሻረ ይኖ? እስከ ገዢ በስዕስ ዝተፈልጉ ሌላ?

### ንጥረት 5.14


2 ስ.ማ፣ 3 ስ.ማ፣ 4 ስ.ማን 5 ስ.ማን ገዢ.ካት የይመሬትር በለምዶ ክብታት ሰላለ:: እባ አድራሻ አድራሻ ክበ አለው መጠኑ ነጥቦችና ቁጥጥን የይመሬትርን ያለዋ:: ክበ መ.ዕክት ሲፈሳከተም እንታይ ተግባረበትም? እንታይ መደምደምታ ምሃብ ይከናል?

$$\text{ከበዎ, } \pi = \frac{\text{ቅናት ክበ}}{\text{የይመሬትር}} \approx 3.1415926535 \text{ ደንብዎ::}$$

እሁዎ, ቁጥር በ "π" 'ጥሩ' እንተማለዥ ወጪ 'π' በምዕማዊዎ 3.14 ወይ ክሳ ስላ እያ::

$$\text{ስለዎ, } \pi \approx 3.14 \text{ ወይ } \text{ክሳ } \pi = \frac{22}{7} \text{ መግለጫ እያ::}$$

**ቀናት ክበ:** ቁናት ክበ ሆኖ ማሸቱትናን πን እየ:: ወይ ክሳ ሆኖ ማሸቱትናን πን እየ:: ሰላዎ, ቁጥር πን እየ:: ሰላዎ, ቁጥር πን እየ:: ሰላዎ, ቁጥር πን እየ::



ስነድ 5.51

**አጠቃላት 9:-** ፖድዳድስት 5 ስ.ማ በምና ክበ ቁጥሩ ክንደጋጀ ደንብዎ::

$$\text{ፍታዎ:- } \Phi = 2\pi r = 2 \times \pi \times 5\text{ ስ.ማ}$$

$$\approx 2 \times 3.14 \times 5 \approx 31.4 \text{ ስ.ማ::}$$

**አጠቃላት 10:-** ነጂ አድራሻ በሽከላቸት የይመሬትና 71 ስ.ማ እያ:: እሁዎ, ነጂ ደጋፊ 10 ዓዘዎች ክንደጋጀ ለመስቀል ይጠናል?

**ፍታዎ:-** ነጂ በሽከላቸት ክበ ሰላዝና:: አድራሻ በ-ዳት እኔ ነጂ ገዢ.ካት አድራሻ ቁጥጥር ይጠናል::

$$\begin{aligned} \Phi &= \pi r \\ &= 71\text{ ስ.ማ} \times \pi \approx 71\text{ ስ.ማ} \times 3.14 \\ &\approx 222.94\text{ ስ.ማ::} \end{aligned}$$




ስለዎ, እኔ መቻላለ ለመስቀል

$$10 \times 222.94\text{ ስ.ማ} \approx 2229.4\text{ ስ.ማ}$$

$$\approx 22.3\text{ ስ.ማ::}$$

### ሙሉሙሉ 5.12

1. ቁጥር ወይ ከኩ አ-ር-ሪ እነዚህ በስዕስ ቁርድታት ይለያ::



ስንጻ 5.52

2. ቁጥር አደ ካብ 628&.ማ እንተከይና ፈደያዎ ክንደረ እየ? ( $\pi = 3.14$  ተመ ቁጥር)
3. ቁርግ ካብ ለለም ዓላ አ-ር-ሪ ነው 12.568 ስ.ማ እንተከይና ፈደያዎ ክንደረ እየ? ( $\pi \approx 3.14$ )
4. ፈደያዎ አደ ካብ 100 ስ.ማ እንተከይና ቁጥር እዘ ካብ ክንደረየ?
5. ዓይማኑት አደ ካብ ዕቂ ዓይማኑት ካልከይ ካብ እየ:: ቁጥር እነዚህ ክብታት እውቀድኔ::


### 5.3.5 ስፋት ካብ

#### ዕዲ ጥቃት 5.4

ዘመን፡ ለመጀመሪያ ከምታሰኑ መሰመሪ፣ እርሳሳኑ መመሰ::

ስለም፡ ቁጥር ስፋት ካብ ምድራይ::

1. ቤትና መጠን ለለም ካብ ስካላ::
2. እቲ ካብ እብ 8 ማዳሪ በታታት ምቅለ::
3. ስድስድ ምቋል ቅሬዕናም እውቀ኏::
4. እቶም ቅሬቀት በጥግጥሞ ታሮ-ለለማ-ገዢ ነውስል ቁርግ ስርአ::



ስንጻ 5.53

- ሀ. ቁመት እዘ ቁርግ ታሮ-ለለማ-ገዢ ክንደረ እየ?
- ሁ. ስራት እዘ ታሮ-ለለማ-ገዢ ክንደረየ?
- ሆ. ስፋት እዘ ታሮ-ለለማ-ገዢ ክንደረየ?
- ሹ. ስፋት እቲ ካብ ምስ ስፋት እዘ ታሮ-ለለማ-ገዢ እንታይ ሪፖር እለም?

ስራት እኔ ታርሰለውን ፈርም ቁጥር ክበ.  $(\frac{1}{2} \Phi)$  እኩ:: ቁመቱ ደጋግጣ ማሳረ ጽሑፍና

እኩ::


ከበ ቁመር ስፋት ታርሰለውን ፈርም

$$\vec{\Omega} = \vec{r} \times \vec{\Phi}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times \vec{\Phi} \times \vec{\Phi} = \frac{1}{2} \times \vec{\Phi} \times \vec{\omega} \quad (\vec{\Phi} = \vec{r} \text{ ስሌምና}) \\ &= \frac{1}{2} \times 2\pi \vec{r} \times \vec{\omega} = \pi \vec{r}^2 \end{aligned}$$

ስፋት ክበ (ስ) ምብት 'π' እና ትርጉም ፍል (r²) እኩ::

$$\vec{\Omega} = \pi \vec{r}^2$$




ስነድ 5.54

**ቅዕስ 11:-** የሚሸጥር ፊይ ክበ 20 ላ.ማን እንተኩይና ስፋት ክንደረጋ እኩ?

$$\begin{aligned} \vec{\Omega} &= \pi \vec{r}^2 = \pi \times 10^2 \text{ ላ.ማን}^2 \cdot \left( \vec{\omega} = \frac{\vec{r}}{2} \right) \\ &= 100\pi \text{ ላ.ማን}^2 \quad (\pi = 3.14) \\ &\approx 314 \text{ ላ.ማን}^2 :: \end{aligned}$$

**ቅዕስ 12:-** ከሚዘጋጀ በስራ ቁርቃ ጥክታንግል ለለም በርካቤ ፈርም አይሁዳም  
10 ላ.ማን የሚሸጥር ለለም እርባዕት ክበታት ተቋርሞ መሳሪያ::  
ስፋት እኩ በተረፈ ፈርም ክንደረግኝ?




ስነድ 5.55





ፍታው::


$$\begin{aligned} \text{ስፋት } \text{ገዢ} \text{ } \text{ቀርም} &= \text{ስፋት } \text{ገዢ} \text{ } \text{ንግድ} - \text{ስፋት } \text{እምነት } \text{እርባዕት } \text{ከበታት} \\ &= 50 \text{ } \text{ማ.ማ} \times 30 \text{ } \text{ማ.ማ} - 4(\pi \times 5^2 \text{ } \text{ማ.ማ}^2) \\ &= 1500 \text{ } \text{ማ.ማ}^2 - 4(\pi \times 25 \text{ } \text{ማ.ማ}^2) \\ &= 1500 \text{ } \text{ማ.ማ}^2 - 100\pi \text{ } \text{ማ.ማ}^2 \\ &= (1500 - 100\pi) \text{ } \text{ማ.ማ}^2 :: \end{aligned}$$

### ሙስጠዳ 5.13

1.  $\pi \approx 3.14$  በምጥቃም ስፋት እነዚህ በለዕባ ከበታት ይለየ::
- ሀ. ፈደያን 40 ላ.ማ  
ለ. የይመትር  $2\pi$  ላ.ማ
2. ስፋት አይ ካል 64π ላ.ማ<sup>2</sup> እንተከይና የይመትር ከንደረ እየ?
3. ቁጥት አይ ካል 20π ላ.ማ እንተከይና ስፋቱ ከንደረየ?
4. እነዚህ በለዕባ ከበታት አይ መሳሪሱ ነጥበ አለምዎ:: ፈደያን  
እኔ ጽእስተው ካል 64.ማ:: ፈደያን እኔ የብር ካል ትኩ  
80.ማ እንተከይና ስፋቱ እኔ ባተቂለሙ ከንደረ እየ?
5. ስፋቱ እነዚህ ባተቂለሙ ከፈላት ይለየ::
- ሀ.  

- ለ.  

- ሐ.  

- መ.  

- ፈ.  

- ሐ.  

- ዘ.  

- ስኩ. 5.56
6. አሉምተኩ ስታድዮም ለጋቢ ማከታታልን ፍርቃ ከበታትን እየ:: ዘርየን  
ስፋቱን እኔ ስታድዮም ይለየ::



ስነድ 5.57

7. ቁልጠት ከ-ዕስ ስክፈት ደጋምሃትና 45ሳ.ሜ እያሱ ቁጥጥን ዓውራ ስርአትን እዘ ቁልጠት ይለየ::
8. ፈደያስ አይ ካበ በስዕስ እንተውስትኩ ስርአት እኔ ካበ ክንደጋ ይችው::
9. ደጋምሃትኩ ስለስተ አምባሽታት 20ሳ.ሜ፣ 30ሳ.ሜና 40ን ል.ሜን እያሱ::  
 a. ስርአት አይአይ አምባሽ ይለየ  
 b. እነዚህ ነስዕስ ካላተ አማራቅታት ማስረጃ ወጪ እንተማለያዎም እያያዙ  
 የሚከተሉ ይከይኝ?
  1. 1 ዓብያ አምባሽ ወጪ ንዑስ 2 ማስከለው አምባሽታት?
  2. 1 ዓብያ አምባሽ ወጪ ንዑስ 3 አኅሳስተው አምባሽታት?


### 5.3.6 ባይታዊ ስርአት ተረጋማትን ስለንደረሰትን

እብ ገዢለፈ ተምህርታትኩ ይጋዋ ስርአትን ተከበዝን ፈከታንግለዋ ተረጋም  
 ተማሪዎች እኩታው:: እብዚ ሰእስ ከዚ በዘመኑ ባይታዊ ስርአት ተረጋምን ስለንደረሰን  
 ክትመሣኑ እኩታው::

#### ንጥረት 5.15

1. አፈላጊው ተረጋምን ፈከታንግለዋ ተረጋምን ግለዥ::
2. ቅርጫ ፈከታንግለዋ ተረጋም አለዎም አቀፍነት ይወጣ::
3. ፈከታንግለዋ ተረጋም ክንደጋ ግዴት፣ ቁርጥታትን መርከታትን አለዎም?
4. እብ ፈከታንግለዋ ተረጋም፣ ተርጉም ስረተ፣ ነገዋ ገዢ ስርአት ነገዋ ገዢ  
 ባይታዊ ስርአትን ይከና::


## በዚ ገጽ 5.5



ስልክ 5.58

2. አዲ በግር የሚከተሉት በተቀባዩ በተፈጻሚነት መሰመራት በጣም አማካይ::
3. እኔ በረከብበት ተጨማሪ ቅርጫ በግር የሚከተሉት እንታይ ይበጣል?
4. ስራው ስራው ተከተሉ ነው ይለያ::
5. ንዑስ በስራው ስራው እውቀድና::
  - ሀ. ለፊልዎችን ተከተሉ ነው
  - ሁ. የሚገኘውን ቅርጫን ነው
6. በይህ ስራው እኔ የሚከተሉ ነው ክንድይረዳ?

በአዲሽ አዲ ፈቃድ ማስተካከለዋ ጥሩበጥ ነው = ከ፣ ወርሱ = ወ፣ ቁመቱ = ቁ እንተካይ  
በይህ ስራው ተከተሉ ነው የሚከተሉት እውቀድና እና የሚገኘውን ቅርጫ ክንድይረዳ::



ስልክ 5.59

ለፍአት ቁልጠኛ ገዢ = ሰፍአት ድሳሪት ገዢ =  $\vec{\tau} \times \vec{\Phi}$

ለፍአት የማን ገዢ = ሰፍአት ተጋም ገዢ =  $\vec{\omega} \times \vec{\Phi}$

ለፍአት አልዋይ ገዢ = ሰፍአት ታሳተዋይ ገዢ =  $\vec{\tau} \times \vec{\omega}$

ለፍአት ነጥቅ ገዢ (ለ $\tau$ ) ማለት ድጋር ሰፍአት ከለም ግጥ በዘይኩ ሰፍአት  
አልዋይን ታሳተዋይን ግጥ እያ::

ስለሁ,

$$\begin{aligned}\vec{\Omega}_\tau (\text{ነጥቅ } \text{ለፍአት}) &= \text{ለፍአት } \text{ቁልጠኛ } \text{ገዢ} + \text{ለፍአት } \text{ድሳሪት } \text{ገዢ} + \text{ለፍአት } \text{የማን } \\ &\quad \text{ገዢ} + \text{ለፍአት } \text{ቴጋም } \text{ገዢ} :: \\ &= \vec{\tau} \times \vec{\Phi} + \vec{\tau} \times \vec{\Phi} + \vec{\omega} \times \vec{\Phi} + \vec{\omega} \times \vec{\Phi} \\ &= 2\vec{\tau}\vec{\Phi} + 2\vec{\omega}\vec{\Phi} \\ &= 2(\vec{\tau}\vec{\Phi} + \vec{\omega}\vec{\Phi}) \\ &= 2\vec{\Phi}(\vec{\tau} + \vec{\omega}) \\ &= \vec{\Phi} \times 2(\vec{\tau} + \vec{\omega}) \\ &= \vec{\Phi} \times H_\tau \quad (H = HC\mathcal{F} \text{ ሰራተኞች } \text{ እያ})\end{aligned}$$

$$\vec{\Omega}_\tau = \vec{\Phi} \times H_\tau$$

በዚህ ሰራተኞች ሰፍአት (የይታ ሰፍአት) ተሮዝም ድማግር ሰፍአት ግጥ እያ::

$$\vec{\Omega}_\omega = \vec{\Omega}_\tau + \text{ለፍአት } \text{ሰራተኞች}$$


$$\vec{\Omega}_\omega = \vec{\Omega}_\tau + 2\vec{\Omega}_\alpha$$

$$\text{ወደ } \vec{\Omega}_\tau \text{ እና } \vec{\Omega}_\omega = 2\vec{\Phi}(\vec{\tau} + \vec{\omega}) + 2(\vec{\tau} \times \vec{\omega})$$


$$\vec{\Omega}_\omega = 2[\vec{\Phi}\vec{\tau} + \vec{\Phi}\vec{\omega} + \vec{\tau}\vec{\omega}] \text{ ጥምናታይ?}$$

**ከበኩሉ 13:-** ነጥቅ ሰፍአትን በይታ ሰፍአትን አለበት ተሮዝም ድለይ::

ሀ.



ሐ.



ስልክ 5.60

$$\text{ሀ. } \vec{\Omega}_\tau = H_\tau \times \vec{\Phi}$$

$$= 2 \times (6 + 4) \times 5 = 2 \times 10 \times 5$$

$$= 100 \text{ }\text{d}\text{m}^2 ::$$

$$\begin{aligned}
 \bar{\Delta}_q &= \bar{\Delta}_t + 2\bar{\Delta}_h \\
 &= 100\text{d.m}^2 + 2 \times (6\text{d.m} \times 4\text{d.m}) \\
 &= 100\text{d.m}^2 + 48\text{d.m}^2 \\
 &= 148\text{d.m}^2 \text{ ወይ } \text{հզ}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{\Delta}_q &= 2\Phi t + 2\Phi w + 2w \\
 &= 2 \times 5 \times 6 + 2 \times 5 \times 4 + 2 \times 6 \times 4 \\
 &= 60 \text{ d.m}^2 + 40 \text{ d.m}^2 + 48 \text{ d.m}^2 \\
 &= 148 \text{ d.m}^2:::
 \end{aligned}$$


**iii. አዘጋጅም ትርጓሜንግለዋ ጥርዝም እኩ:::**

$$\begin{aligned}
 \bar{\Delta}_t &= H_t \times \Phi \\
 &= [4\text{d.m} + 3\text{d.m} + 5\text{d.m}] \times 8\text{d.m} \\
 &= [12 \text{ d.m}] \times 8\text{d.m} = 96 \text{ d.m}^2:::
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bar{\Delta}_q &= \bar{\Delta}_t + 2\bar{\Delta}_h = 96\text{d.m}^2 + 2(\frac{1}{2} \times 4 \text{ d.m} \times 3 \text{ d.m}) \\
 &= 96\text{d.m}^2 + 12\text{d.m}^2 = 108 \text{ d.m}^2 :::
 \end{aligned}$$

### መልመድ 5.14

1. ነገሮ ስፋት በይታ ስፋት ነገሮ እያወል እስከ ተረጋማቸ ይለየ::



ስልክ 5.61

2. ስፋት አይሁዳ ገዢ ከ-በ 16d.m<sup>2</sup> እንተካይኝ በይታ ስፋት አይሁዳ ከንደይ እኩ?
3. በይታ ስፋት ከ-በ 54d.m<sup>2</sup> እንተካይኝ ስፋት አይ ገዢ ከንደይ/የ?
4. መርሆታ አይ ፈከታንግለዋ ጥርዝም 6d.m፣ 8d.mን 11d.mን እንተካይኝም በይታ ስፋት አይሁዳ ከንደይ/የ?

5. አይ መንበረ ክፍል ገዢ 4መቶ መርሃ ዓመቱ ቁመቱ 2መቶ እንተኩያኑ ማይታ ስፍሳቸው ክንደጋ እየ?
6. አይ ክፍል ገዢ 4መቶ ገዢ ከዚያ እኔ ክርክል ካብ ምድር በጥ ዓመት የሚገኘው የሚመለከት እኔ መንግዶች ቀመልካር የምግባዋው ክንደጋ ለጥር ቁልጥ የድረሰ?

### ስለንዳር


## ዕላፍ 7ኛው 5.6

ዘርድ: ስፋር ወረቅት፣ መቆስ፣ መሰመር፣ መጣበቅ፣ ከምጥስ፡፡

1. አብ ስፋር ወረቅት ፍቃድያው 5ሳ.ሜ በምኑ ከልተ ከበታት ስሳሌ፡፡
2. እቶም ከበታት ቁርቆከው አውጥኑ፡-
3. 12ሳ.ሜ ገዢ 33ሳ.ሜ በምኑ ልክታንግል ስአልከው ቁርቆከው አውጥኑ፡-
4. እኔ ልክታንግል በምጥቻላ ስለንዳር ስርአት፡ በመጣበቅ (ከላ) አጠብቅ፡ እቶም ከበታት ሙስ ማሩ እኔ ስለንዳር አጠብቅ፡፡ እንታይ ተቀብጥኑም?
1. ቁርቆ ማሩት እኔ ስለንዳር እንታይ ይመስል?
2. ስፍሳት ሲደሰበድ ማሩ ገልፎ፡፡
3. ስፍሳት እኔ ለዋይ ገልፎ ስለንዳር ይለየ፡፡ ቁርቆ እኔ ለዋይ እንታይ ነሩ?
4. ማይታ ስፍሳት እኔ ስለንዳር ክንደጋየቹ? ከመይ ተረኞ?
5. ቁመር ማይታ ስፍሳት ስለንዳር ይለየ፡፡


በአዲሽን እኔ በስራ ምባል ይከናል፡፡

- ♦ ለሰላምና ታስተዋይና ግዢ ስለንዳር ከበታት እቶም፡፡
- ♦ እኔ ከለኢ ኮኬል ይመግኘል ለዋይ ገልፎ እኩ፡፡



ስለንዳር ተቋርቦ እንተተዘርጉት ቁርቆ ልክታንግል ይህልዋ፡፡

ንወሳት ገንታት እኔ ልክታንግል  $2\pi r \times h$  የሆኑ፡፡



ስለ 5.62


አይ ነኝ እነዚህ ማስቀመጥ የሚገኘው 2πΦ አይደለም?

$$\text{የኩስ ሲቀመጥ ስሌንድር} = \Omega_0 = \text{የኩስ ሲቀመጥ } \times \text{ወጪ} = 2\pi\Phi \times \Phi \\ = 2\pi\Phi^2$$

$$\text{የኩስ ሲቀመጥ } \times \text{ሰራት} = \Omega_0 = \pi\Phi^2$$

$$\text{የይታ ሲቀመጥ } = \Omega_0 = \Omega_0 + 2\Omega_0 \\ = 2\pi\Phi\Phi + 2(\pi\Phi^2)$$

$$\Omega_0 = 2\pi\Phi(\Phi + \Phi)$$



**አስተያየት 14:-** ሰነድ ሰነድ ሰነድ እነዚህ በለንድር ያለው::


$$\text{ፍታው:- } \text{የኩስ ሲቀመጥ } \times \text{ሰራት} = \pi\Phi^2$$

$$= \pi \times (5\text{dm})^2$$

$$= 25\pi \text{ dm}^2 ::$$

$$\Omega_0 = 2\pi\Phi\Phi = 2\pi \times 5\text{dm} \times 6\text{dm} \\ = 60\pi \text{ dm}^2 ::$$


$$\begin{aligned}\Omega_0 &= \Omega_0 + 2\Omega_0 \\ &= 60\pi \text{ dm}^2 + 2(25\pi \text{ dm}^2) \\ &= 60\pi \text{ dm}^2 + 50\pi \text{ dm}^2 \\ &= 110\pi \text{ dm}^2 ::\end{aligned}$$



ብኩስ 5.63

### ሙሉመዳ 5.15

1. የኩስ ሲቀመጥን የይታ ሲቀመጥን እያወዙ በለንድር ያለው:: ( $\pi = 3.14$ )




ብኩስ 5.64

2. ቁመጥ አይ ችልክ 11\text{dm}^2 የይታውን ስሌንድር እንተካይ የይታ ሲቀመጥ እነዚህ ችልክ ክንደሆነ? ( $\pi = 3.14$ )

3. የኩስ ሲቀመጥ እነዚህ ስሌንድር  $60\pi \text{ dm}^2$

እንተካይ ቁመጥ ክንደሆነ እኔ?



ብኩስ 5.65

### 5.3.7 ትኩለዋ ጥርጋማትን ሰሌኔደራትን

#### ጥርጋማ


ከብ 6<sup>o</sup> ክፍል ትምህርታት ትኩለዋ ፈሳሽንግልዋ ጥርጋማ በንዑስያ ከሚዘርከበ  
ተገዢና ይ? ትኩለዋ (ት) ፈሳሽንግልዋ ጥርጋማ ሆኖ ሰፋት ሰረት (ሰ<sub>0</sub>)ን ቁመት  
(Φ)ን እያ::

$$\vec{F} = (\vec{r} \times \vec{w}) \times \Phi$$

**እጂ:** ትኩለዋ በንኩነት ጥርጋማ ሆኖ ሰፋት


ሰረትን ቁመትን እያ::

$$\vec{F} = \vec{B}_0 \times \Phi$$



ስነድ 5.66

**ቅዱንት 15:-** ትኩለዋ ነሰቦዎ ጥርጋማትን ያለየ::



ስነድ 5.67

**ፍታዬ:-**

$$\begin{aligned} \text{A. } \vec{F} &= \vec{B}_0 \times \Phi \\ &= (5\text{d.m}^2 \times 3\text{d.m}^2) \times 4\text{d.m} \\ &= 60\text{d.m}^3:: \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{B. } \vec{F} &= \vec{B}_0 \times \Phi \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 4\text{d.m} \times 3\text{d.m}\right) \times 7\text{d.m} \\ &= 42\text{d.m}^3:: \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{C. } \vec{F} &= \vec{B}_0 \times \Phi \\ &= \frac{1}{2}(2\text{d.m} + 5\text{d.m}) \times 4\text{d.m} \times 10\text{d.m} \\ &= 14\text{d.m}^2 \times 10\text{d.m} \\ &= 140\text{d.m}^3:: \end{aligned}$$

ስለንድር

### ንጥረት 5.16

አብዛኛው በለດብብ ተደርሱበትም ጥሩባምን ስሌንድርን አዎቃድና::


1. ስራታት ስሌንድርን ጥሩባምን አንታይ ይመለሳ?
2. ስሌንድር ክንዳይ ስራት አለም? ጥሩባም ነ?
3. ስሌንድር የሚ ጥሩባም ዘመኑስለም ነገር አንታይ አይ?
4. አፈላጊ ስሌንድርን ጥሩባምን አንታይ አይ?

ስሌንድር ማለት ካብ ስራታት ለለመዋጥ ጥሩባም አይ::

ተሰካዬ


ቀመር ትክክለዋ ጥሩባም አንታይ/የ?

$$\begin{aligned}\text{ች} _{\text{ስሌንድ}} &= \text{ሰ} _{\text{ስራ}} \times \text{ቀመጥ} \\ &= \text{ሰ} _{\text{ሰ}} \times \text{ቀ}\end{aligned}$$




ቅዴንት 16:- ትክክለዋ አለም በለດብብ ስሌንድራት ይለያ::

ሀ.



ለ



ስሌንድ 5.68

ፍታት:-

$$\begin{aligned}\text{ሀ. } \text{ች} &= \pi \text{r}^2 \times \text{h} \\ \text{ች} &= \pi (7\text{ cm})^2 \times 10\text{ cm} \\ &= 490\pi \text{ cm}^3::\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ለ. } \text{ች} &= \pi \text{r}^2 \times \text{h} \\ &= \pi (11\text{ cm})^2 \times 2\text{ cm} \\ &= 242\pi \text{ cm}^3::\end{aligned}$$

ቅዴንት 17:- ትክክለዋ አለ በለດብብ ፈደግኝነት ስራቱ 4 ላ.ማ በምን ታኩኩ ስሩመ ተቀብ ሰባ 80π ላ.ማ<sup>3</sup> አንታይ/የ?

**ፍታው፡-**  $A = \pi d^2 \times h$

$$80\pi \text{ dm}^3 = \pi \times (4\text{dm})^2 \times h$$

$$\frac{80\pi \text{ dm}^3}{16\pi \text{ dm}^2} = h$$

$$h = 5\text{dm};$$




ስልክ 5.69


### ማስታወሻ 5.16

1. ትኩለዋን ባይታ ስፋት አለበትን አለበበ ማስረጃዎች ይፈጸም::


ሀ.




ለ.



ሐ.




መ.



ስልክ 5.70


2. አካባቢው አለበበ ክልተ ስሌንደራት ተደርሱበት አካባቢ ስምምነት መልሰም::



ስልክ 5.71


- ሀ. ትኩለዋን አካባቢ ስሌንደራት ማስረጃ ማስረጃው እርዳታ::  
ለ. ባይታ ስፋት አካባቢ ስሌንደራት ይፈጸም::

3. ታካሁዋ ፊደል ስለንድር 120ሳ.ሜ<sup>3</sup> ከይኑ ፍደልዎ ሰረተ ላሳቸ ላሳቸ እንተሻይኑ፡
- ሀ. ቁመቱ ከንደጋየቻ?        ለ. ባይታ ሰፋከተ ይለያ::
4. ፊደል ቁርቃ ገዢታንግላዊ ጥርጉም ሲለው መልቻዎ ዓሳ ምብት ገዢ-አቶ 40ሳ.ሜ፡ ወርዳ የ 20ሳ.ሜ እያ:: እነዚ ምብት 24 ለጥር ማገድ በአሁን እንተሻይኑ ቁመት እነዚ ምብት ከንደጋየቻ እያ?
5. ታካሁዋ አመ-ሽ ክንብ ጥርጉም 300ሳ.ሜ<sup>3</sup> እያ:: ቁመቱ 6ሳ.ሜ እንተሻይኑ ሰፋከት ሰረተ ከንደጋየቻ?
6. ፊደል መፈመስ ምብት ገዢ-አቶ 25 ማሬጥር፡ ወርዳ የ 15ማሬጥር፡ ዕምቀቱ ተሳት የ 3ማሬጥር እያ:: ክሳብ 2ማሬጥር ዕምቀቱ ማገድ እንተመለከት እነዚ ምብቱ በአሁን ማገድ ከንደጋየቻ ለጥር እያ?
7. ቁመት ፊደል ስለንድር በከፍል እንተመለከት ታካሁዋ እነዚ ስለንድር ከንደጋየቻ ይከተማ?
8. ሰፋከት እነዚ በአሁን ቁልጊዜ በታ ይለያ::



ስኩል 5.72


9. ሰፋከት ትራታዘዣ 200ሳ.ሜ<sup>2</sup> እያ:: ገዢ-አቶ ቅመቅዳመቱ ተንታቸው  
40 ላ.ሜን 60ሳ.ሜን እንተሻይኑ እብ ምንት እነዚ ቅመቅዳመቱ መሰመራት  
ዘለው ሂሳብ ከንደጋየቻ?
10. ሰፋከት እነዚ በአሁን ቁርቃ 'Z' ሲለው ሙሉበት ይለያ::



ስኩል 5.73

11. ሰፋከት ፊደል ክበ. 121π ላ.ሜ<sup>2</sup> እንተሻይኑ፡ በ-ርም እነዚ ክበ. ከንደጋየቻ?
12. ፊደል ቁርቃ ገዢታንግላዊ ጥርጉም ሲለው ገዢ 5 ማሬጥር ገዢ-አቶ፡ 4ማሬጥር  
ቅመትን 4ማሬጥር ወርዳን እለወ:: እነዚ መንድቆች በውጭ የሚሰራን ከንደጋየቻ  
ውጭ የድለ?

13. ካርድ ስፋትና ፍቃድ አይ ስለምድር 70 ላ.ሜ<sup>2</sup> ጥ 5 ላ.ሜን እየ:: ቁመጥ እዘት ስለምድር ይለየ::
14. ትክክለዋ ቅኑዕ ስለምድር 96π ላ.ሜ<sup>3</sup> ከይኑ የሆናዎች ሰራዊ 8 ላ.ሜ እንተኩይኑ ቁመጥ እዘት ስለምድር ይለየ::
15. ይመግሩ ገዢአት መርግምት አይ ከብ 84 ላ.ሜ እንተኩይኑ፣ ገዢአት አይ መርሱ ከንደረ እየ? ዓይታ ስፋትና ፍቃድ እዘት ከብ ይለየ::
16. ካርድ ስፋትና ዓይታ ስፋትና እዘት ስለዕባ ቁርቃ ይለየ::



ስልክ 5.74



## ሙላቸው መልመድ ማዕራፍ 5

1. መጠኑ ነጥቦች ዓይነት ከልተ ከርፍዓት ፖሬሰለውን ምርመራ 4:5 እንተኩይኑ፣ ዓይነት ከርፍዓት እኔ፣ ፖሬሰለውን ይለየ::
2. ዓይነት አይ ይጠቅ ከርፍ ሆኖምበት 115° እንተኩይኑ ዓይነ ወጪዎች ከርፍዓት እዘት ሆኖምበት ይለየ::
3. እብ ትራጥነዋው ቁበትታ፣  $\overline{ቁ} \parallel \overline{\tau}$  እና  $\alpha(\angle \theta) = 110^\circ$  እንተኩይኑ  
 $\alpha(\angle \tau) = \underline{\hspace{2cm}}$  እየ:: ገዢንታይ?
4. መጠኑ ነጥቦች ዓይነት ሆኖምበት 3:6:2:4 እንተኩይኑ፣ ዓይነ ከርፍዓት እዘት ሆኖምበት ይለየ::
5. ዓይነ ከርፍዓት አይ ሆኖምበት  $\Phi^0$  እና  $(2\Phi)^0$  እና  $(3\Phi)^0$  ጥ  $(6\Phi)^0$  ጥ እየም:::  
አይነ እጥም ከርፍዓት ይለየ::
6. በዝርዝር ገዢንታይ እንብ ተዋሂለ እለ:: ይመግሩ ዓይነ ወጪዎች ከርፍዓት አይ እለ::  
እንብ ይለየ::

ሀ. 11

ከ. 9

ሐ. 30

ሙ. 36

ደ. 90

ሳ. 1002

7. ከብዛም በስດበት ደማጌ ዓይነት ወጪዎች ከርፍጥት ካና ነገሮች ከሰውን ለደመሳሌ  
አያይይ’? ፖሮንታይ?


**ሀ.**  $1360^{\circ}$       **ለ.**  $2340^{\circ}$       **ሐ.**  $3160^{\circ}$       **መ.**  $3600^{\circ}$

- 8 ከበት አይ ቅሬና ምድሩት ነገሮች 12 ስያሜ ከሚከለል እንተካላለሁ::

**ሀ.** ደማጌ ዓይነት ወጪዎች ከርፍጥት እኩ ነገሮች?  
**ለ.** ዓይነት አቶም ከርፍጥት ደለየ::


- 9 ከብዛም በስດበት ትራጥነዎች ወጪዎች ቁ’ ጥ’ ዘ’ ዓ’ ደለየ::

**ሀ.**      **ለ.**



ስልክ 5.75

ጥራለሎግሪዝም ማስተካከለ በምርክራ እኩም በስດበት እንተዋኑት መፈጸም::



ስልክ 5.76

10.  $\angle(\text{ሙሉ}) = 4\phi - 60^\circ$ ;  $\angle(\text{ሙሉ}) = 30 - \phi$  እንተካይ

**ሀ.**  $\angle(\text{ሙሉ}) =$  \_\_\_\_\_ ::      **ለ.**  $\angle(\text{ሙሉ}) =$  \_\_\_\_\_ ::

**ሐ.**  $\angle(\text{ሙሉ}) =$  \_\_\_\_\_ ::      **መ.**  $\angle(\text{ሙሉ}) =$  \_\_\_\_\_ ::

11.  $\angle(\text{ሙሉ}) = (\phi + 12)^\circ$ ;  $\angle(\text{ሙሉ}) = (4\phi + 18)^\circ$  እንተካይ ዓይነት ከርፍጥት ማስተካከለ ትራለሎግሪዝም ማስተካከለ ደለየ::

12.  $\overline{v\Delta} = 4\phi + h^\circ$ ;  $\overline{\Delta\Delta} = h + 4^\circ$ ;  $\overline{\Delta\Delta\Delta} = 3\phi + 6^\circ$ ;  $\overline{\Delta\Delta\Delta\Delta} = 2\phi + h$  እንተካይ ጥወካት እንተዋኑት ትራለሎግሪዝም ማስተካከለ ደለየ::

13.  $\overline{v\Delta} = 5\phi - 3^\circ$ ;  $\overline{\Delta\Delta} = 15 - \phi$  እንተካይ ዓይነት ትራለሎግሪዝም ማስተካከለ ደለየ::  $\overline{v\Delta}$  ከንይይ’?

#### 14. የሆኑ ቁጥር

ሀ. እዘ በሰው አበዳች ተመክምከጥ ትራሱ ምርመራ ህልክሙ ቁጥር::

$$\overline{v\lambda} \parallel \overline{dh} \Rightarrow \overline{v\lambda} = 5\text{d.ማ} \parallel \overline{dh} = 6\text{d.ማ} \Rightarrow \overline{dh} = 8\text{d.ማ} \parallel$$

$$\alpha(\angle v\lambda h) = 115^{\circ}$$

ለ.  $\overline{v\lambda} = 7\text{d.ማ} \parallel \alpha(\angle v) = 65^{\circ} \parallel \overline{dh} = 4\text{d.ማ}$  እንተካይ ጥሩለለማረጥ

ሁሉም ቁጥር::

ሐ.  $\overline{v\lambda} = 8\text{d.ማ} \parallel \alpha(\angle v\lambda h) = 85^{\circ}$  እንተካይ ስምምነት ህልክሙ ቁጥር::

መ. አዲ ነገር 10 ል.ማ በሽን ትርጉዋት ቁጥር::

15. መጠን አምራጥ ክርፍቃት አዲ ለቦሌ ክርፍል 1: 4 : 5 : 8 እና::

ሀ. የቅን እቶም ክርፍቃት ይለየ::

ለ. እዘ ለቦሌ ክርፍል ትራሱ ምርመራ ይለየ? ጉምንታይ?

ሐ. ጥሩለለማረጥ ይለየ? ጉምንታይ?

16. ኮርቶ አዲ ትራሱ ምርመራ 35 ል.ማ እና:: ተመሳሳይ አይነት ገንታቱ 7  
8 ል.ማን 8 ል.ማን ክፍያ ቁጥር:: 5 ል.ማ እንተካይ ለፍሳቱ ይለየ::


17. ጉዢ ለፍሳቱ አዲ ክልኩ ማስረጃ ነገር ትራሱ ምርመራ 11 ል.ማን 21 ል.ማን  
ከፍያ ለፍሳቱ ይለየ? 192 ል.ማ<sup>2</sup> እና:: ኮርቶ እዘ ትራሱ ምርመራ እና?

18. ክፍያ ለፍሳቱ አዲ ለሌንደር 156 ል.ማ<sup>2</sup> ክፍያ ቁጥር ለፍሳቱ 13 ል.ማ  
እንተካይ ቁጥር እና ለሌንደር እና?

19. መቅላላ ለፍሳቱ አዲ ለፊይሳት ለፍሳቱ 4 ል.ማ በሽን ክፍያ ለሌንደር 144π ል.ማ<sup>2</sup>  
እንተካይ ቁጥር እና ለሌንደር እና?


20. መቅላላ ለፍሳቱ አዲ ቁጥር ለፍሳቱ 6π ል.ማ በሽን ክፍያ ጥሩ ምርመራ 132π ል.ማ<sup>2</sup>  
እንተካይ ቁጥር እና ለሌንደር እና?

21. እብዛዬ በሰው ምስለ ስልጣን  $v\lambda = 10$  ል.ማ  $\parallel dh = 8$  ል.ማ  $\parallel smc = 5$  ል.ማ  
እንተካይ ለፍሳቱ እና ቁጥር እና ምርመራ እና?



Ո՞նք 5.77

22. Ուշի հայ դժուարցա ու<sub>1</sub> և ու<sub>2</sub> աշխատանքներու գոմա հակա ուշի ու<sub>2</sub> պատճեց ավագի գոմա ու<sub>1</sub> և դժուարցա զլթու:
23. Ուշի հայ քայ 24π դ.մշ պահ է ու քայ:
24. Հայու անծառ քանա իւսքան ուշի գոմա հակա քայ:



Ո՞նք 5.78